# የመጽሐፍ ቅዱስ የኃይል ሕጎች

**የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኃይል አያበላሽም።**

ኢየሱስም መጥቶ እንዲህ አላቸው፦ ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጥቶኛል። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው፥ እነሆም፥ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። አሜን። ማቴዎስ 28:18-20

ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ከወረደ በኋላ ኃይልን ትቀበላላችሁ፥ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። የሐዋርያት ሥራ 1:8

## ፔንታቱች

፳፰፤ በኃይሌ ሁሉ አባታችሁን እንዳገለገልሁ ታውቃላችሁ። ክፉ ላደርግባችሁ በእጄ ኃይል አለኝ፤ ነገር ግን የአባታችሁ አምላክ ትናንትና እንዲህ አለኝ። ያዕቆብን በክፉም ሆነ በደጉ እንዳትናገረው ተጠንቀቅ። ዘፍጥረት 31: 6,29

እርሱም። ከእንግዲህ ስምህ እስራኤል እንጂ ያዕቆብ አይባልም፤ በእግዚአብሔርና በሰውም ላይ እንደ አለቃ ሆነህ አሸንፈሃልና አለው። ዘፍጥረት 32:28

ሮቤል፥ አንተ የበኩር ልጄ ነህ፥ ኃይሌና የኃይሌ መጀመሪያ፥ የክብርም ግርማ፥ የኃይልም ግርማ፥ ዘፍጥረት 49:3

ኃይሌን በአንተ ለማሳየት ስሜም በምድር ሁሉ ይነገር ዘንድ ለዚህ አስነሥቼሃለሁ። ዘጸአት 9:16

አቤቱ፥ ቀኝህ በኃይል ከበረ፤ አቤቱ፥ ቀኝህ ጠላትን አደቀቀ። ዘጸአት 15:6

ለራሱ ያገባትን ጌታዋን ደስ ባታሰኝ፥ እንድትቤዝት ይተዋት፤ ከባዶ አድርጎባታልና ለሌላ ሕዝብ ሊሸጥላት ኃይል አይኖረውም። ዘጸአት 21:8

ሙሴም እግዚአብሔርን አምላኩን ለመነ፥ እንዲህም አለ። አቤቱ፥ ቁጣህ በታላቅ ኃይልና በብርቱ እጅ ከግብፅ ምድር ባወጣሃቸው በሕዝብህ ላይ ለምን ተቃጠለ? ዘጸአት 32:11

የኃይላችሁንም ትዕቢት እሰብራለሁ፤ ሰማያችሁንም እንደ ብረት፥ ምድራችሁንም እንደ ናስ አደርጋለሁ። ማንም ሳያሳድዳቸው በሰይፍ ፊት እንደሚወድቅ እርስ በእርሳቸው ይወድቃሉ፤ በጠላቶቻችሁም ፊት ለመቆም ኃይል አይኖራችሁም። ዘሌዋውያን 26: 19,37

አሁንም፥ እንደ ተናገርኸው የጌታዬ ኃይል ታላቅ ይሁን። ዘኊልቍ 14:17

በለዓምም ባላቅን። እነሆ፥ ወደ አንተ መጥቻለሁ፤ አሁን ምንም የምናገርበት ኃይል አለን? እግዚአብሔር በአፌ የሚያስቀምጠውን ቃል እርሱን እናገራለሁ አለው። ዘኊልቍ 22:38

አባቶችህን ስለወደደ፣ ከእነሱ በኋላ ዘራቸውን መረጠ፣ በታላቅ ኃይሉም ከግብፅ በፊቱ አወጣህ፤ ዘዳግም 4:37

በልብህም፦ ኃይሌና የእጄ ኃይል ይህን ሀብት አመጣልኝ ትላለህ። ነገር ግን ዛሬ እንደሆነው ሁሉ፣ ሀብት ለማግኘት ኃይል የሚሰጥህ እርሱ ነውና፣ ለአባቶችህም የማለውን ቃል ኪዳን ያጸና ዘንድ። ዘዳግም 8: 17-18

ነገር ግን እነርሱ በታላቅ ኃይልህና በተዘረጋው ክንድህ ያወጣሃቸው ሕዝብህና ርስትህ ናቸው። ዘዳግም 9:29

እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ ይፈርዳልና፥ ኃይላቸውም እንደ ጠፋ፥ የተዘጋና የቀረ ማንም እንደሌለ ባየ ጊዜ፥ ስለ ባሪያዎቹ ይጸጸታል። ዘዳግም 32:36

## ታሪክ

የጋይም ሰዎች ወደ ኋላቸው ሲመለከቱ የከተማይቱ ጢስ ወደ ሰማይ ሲወጣ አዩ፥ ወዲያና ወዲህም ለመሸሽ ኃይል አልነበራቸውም፤ ወደ ምድረ በዳም የሸሹት ሕዝብ አሳዳጆቹን መለሱ። ኢያሱ 8፡20

ኢያሱም ለዮሴፍ ቤት፥ ለኤፍሬምና ለምናሴም፥ እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። እናንተ ታላቅ ሕዝብ ናችሁ፥ ታላቅም ኃይል አላችሁ፤ አንድ ዕጣ ብቻ አይኖራችሁም፤ ኢያሱ 17፡17

ስሙ ቂስ የሚባል አንድ የብንያም ሰው ነበረ፤ እርሱም የአቢኤል ልጅ፥ የጼሮር ልጅ፥ የቤኮራት ልጅ፥ የብንያማዊው የአፌያ ልጅ፥ ኃያልም ሰው ነበረ። 1ኛ ሳሙኤል 9:1

ዳዊትና ከእርሱ ጋር የነበሩት ሕዝብ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ለማልቀስ ኃይል እስኪያጡ ድረስ አለቀሱ። 1ኛ ሳሙኤል 30:4

እግዚአብሔር ኃይሌና ኃይሌ ነው፤ መንገዴንም ፍጹም ያደርጋል። 2ኛ ሳሙኤል 22:33

ነገር ግን በታላቅ ኃይልና በተዘረጋ ክንድ ከግብፅ ምድር ያወጣችሁን እግዚአብሔር እርሱን ፍሩት፥ እርሱንም ስገዱለት፥ ለእርሱም መሥዋዕት አድርጉለት። 2ኛ ነገሥት 17:36

ስለዚህ ነዋሪዎቻቸው ኃይላቸው ደካማ ነበር፥ ደንግጠውም ግራ ተጋብተዋል፤ እንደ ሜዳ ሣር፥ እንደ ለምለም ቅጠል፥ በሰገነት ላይ እንዳለ ሣር፥ ሳይበቅል እንደ ዋጠ እህልም ሆኑ። 2ኛ ነገሥት 19:26

ነገሥታት ወደ ጦርነት በሚወጡበት ጊዜ ዓመቱ ካለፈ በኋላ ኢዮአብ የሠራዊቱን ኃይል አወጣ፥ የአሞንንም ልጆች አገር አጠፋ፥ መጥቶም ራባን ከበበ። ዳዊት ግን በኢየሩሳሌም ቀረ። ኢዮአብም ራባን መትቶ አጠፋት። 1ኛ ዜና መዋዕል 20:1

አቤቱ፥ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ የአንተ ነውና፤ መንግሥት የአንተ ነው፥ አንተም ከሁሉ በላይ ከፍ ከፍ ያልህ ራስ ነህ። ባለጠግነትና ክብር ከአንተ ዘንድ ናቸው፥ አንተም ሁሉን ትገዛለህ፤ ኃይልና ብርታት በእጅህ ነው፤ ታላቅ ለማድረግና ለሁሉም ኃይልን ለመስጠት በእጅህ ነው። 1ኛ ዜና መዋዕል 29: 11-12

## የመጽሐፍ ቅዱስ የኃይል ሕጎች

### የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኃይል አያበላሽም።

አሳም ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፥ እንዲህም አለ። አቤቱ፥ በብዙም ሆነ በኃይል በሌላቸው ዘንድ የሚረዳህ የለም፤ አቤቱ አምላካችን ሆይ፥ እርዳን፤ በአንተ ታምነናልና፥ በስምህም በዚህ ሕዝብ ላይ እንመጣለንና። አቤቱ፥ አንተ አምላካችን ነህ፤ ሰውም በአንተ ላይ አያሸንፍህ። 2ኛ ዜና መዋዕል 14:11

"አቤቱ የአባቶቻችን አምላክ ሆይ፥ አንተ በሰማይ ያለህ አምላክ አይደለህምን? በአሕዛብም መንግሥታት ሁሉ ላይ አትገዛም? ኃይልና ኃይል በእጅህ የለም፥ ማንም ሊቋቋምህ አይችልም አለ።" 2ኛ ዜና መዋዕል 20:6

አካዝያስንም ፈለገ፤ በሰማርያ ተደብቆ ነበርና ያዙት፤ ወደ ኢዩም አመጡት፤ በገደሉትም ጊዜ ቀበሩት፤ እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ የፈለገ የኢዮሳፍጥ ልጅ ነው ብለው ነበር። ስለዚህ የአካዝያስ ቤት መንግሥቱን ለመጠበቅ ኃይል አልነበረውም። 2ኛ ዜና መዋዕል 22:9

ነገር ግን ብትሄድ፥ አድርግ፥ ለሰልፉም ብርቱ ሁን፤ እግዚአብሔር በጠላት ፊት ይወድቅሃል፤ እግዚአብሔር የመርዳትና የመጣል ኃይል አለውና። 2ኛ ዜና መዋዕል 25:8

ከእጃቸው በታችም ንጉሡን በጠላት ላይ ለመርዳት በታላቅ ኃይል የሚዋጋ ሦስት መቶ ሰባት ሺህ አምስት መቶ ሠራዊት ነበረ። 2ኛ ዜና መዋዕል 26:13

ከዚህም በኋላ የአሦር ንጉሥ ሰናክሬም ባሪያዎቹን ወደ ኢየሩሳሌም ላከ፥ እርሱ ግን ከሠራዊቱ ሁሉ ጋር በለኪሶ ላይ ከበበ፥ ወደ ይሁዳ ንጉሥ ወደ ሕዝቅያስና በኢየሩሳሌም ወደ ነበሩ ወደ ይሁዳ ሁሉ። 2ኛ ዜና መዋዕል 32:9

የንጉሡ የአርጤክስስ ደብዳቤ ቅጂ በሬሁም፣ በጸሐፊው በሲምሳይና በባልንጀሮቻቸው ፊት በተነበበ ጊዜ፣ ፈጥነው ወደ ኢየሩሳሌም ወደ አይሁድ ወጡ፤ በኃይልና በኃይልም አስቆሙአቸው። ዕዝራ 4:23

ንጉሡንም። የአምላካችን እጅ በሚሹት ሁሉ ላይ ለበጎ ነው፤ ኃይሉና ቍጣው ግን በሚተዉት ሁሉ ላይ ነው ብለን ስለ ተናገርን፥ በመንገድ ላይ ካሉት ጠላቶቻችን የሚያግዙንን የወታደሮችና የፈረሰኞች ቡድን ከንጉሡ እለምን ዘንድ አፍሬ ነበርና። ዕዝራ 8:22

እነዚህም በታላቅ ኃይልህና በብርቱ እጅህ የተቤዠሃቸው ባሪያዎችህና ሕዝብህ ናቸው። ነህምያ 1:10

አሁን ግን ሥጋችን እንደ ወንድሞቻችን ሥጋ ነው፥ ልጆቻችንም እንደ ልጆቻቸው ነው፤ እነሆም፥ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችንን ባሪያዎች እንዲሆኑ በባርነት እናስገዛቸዋለን፥ ከሴቶች ልጆቻችንም አንዳንዶቹ ባሪያዎች ሆነዋል፤ ሌሎች ሰዎች መሬታችንና የወይን እርሻችን አላቸውና ልንቤዣቸው ኃይል የለንም። ነህምያ 5:5

በነገሠ በሦስተኛው ዓመት ለባለሥልጣኖቹና ለአገልጋዮቹ ሁሉ ግብዣ አደረገ፤ የፋርስና የሜዶን ኃያላን፥ የአውራጃዎቹም መኳንንትና መሳፍንት በፊቱ ነበሩ። አስቴር 1:3

ንጉሡም በየከተማው የነበሩት አይሁድ እንዲሰበሰቡና ለሕይወታቸው እንዲቆሙ፥ ልጆቻቸውንና ሴቶችን የሚያጠቁአቸውን የሕዝቡንና የአገሩን ሠራዊት ሁሉ እንዲያጠፉ፥ እንዲገድሉና እንዲያጠፉ፥ ምርኮአቸውንም እንዲበዘብዙ ፈቀደላቸው። አስቴር 8:11

በአሥራ ሁለተኛው ወር አዳር በተባለው ወር በአሥራ ሦስተኛው ቀን የንጉሡ ትእዛዝና አዋጅ ሊፈጸም በተቃረበበት ቀን፥ የአይሁድ ጠላቶች ሊገዙባቸው ተስፋ ባደረጉበት ቀን፥ አይሁድ የሚጠሏቸውን እንዲገዙ ተቃራኒው ተለውጦ ነበር፤ አስቴር 9:1

የኃይሉና የኃይሉም ሥራ ሁሉ፥ ንጉሡም ያከበረው የመርዶክዮስ ታላቅነት ገለጻ፥ በሜዶንና በፋርስ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? አስቴር 10:2

# ግጥም

እግዚአብሔርም ሰይጣንን፦ እነሆ፥ ያለው ሁሉ በእጅህ ነው፥ ነገር ግን እጅህን በራሱ ላይ አትዘርጋ አለው። ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። ኢዮብ 1:12

በራብ ጊዜ ከሞት፥ በጦርነትም ከሰይፍ ኃይል ያድንሃል። ኢዮብ 5:20

ኃጢአተኞች ለምን በሕይወት ይኖራሉ? ለምን ያረጃሉ? በኃይላቸውም ኃያላን ይሆናሉ? ኢዮብ 21:7

በታላቅ ኃይሉ ከእኔ ጋር ይሟገታልን? አይደለም፤ ነገር ግን ኃይልን በውስጤ ያኖራል። ኢዮብ 23:6

ኃያላንንም በኃይሉ ይስባል፤ ይነሣል፥ በሕይወትም የሚተማመን የለም። ኢዮብ 24:22

ኃይል የሌለውን እንዴት ረዳኸው? ኃይል የሌለውን ክንድ እንዴት ታድናለህ? ኢዮብ 26:2

በኃይሉ ባሕርን ይከፍላል፥ በማስተዋሉም ትዕቢተኞችን ይመታል። እነሆ፥ እነዚህ የመንገዱ ክፍሎች ናቸው፤ ነገር ግን ስለ እርሱ የሚሰማው ምን ያህል ትንሽ ነው? የኃይሉንም ነጎድጓድ ማን ያስተውላል? ኢዮብ 26: 12,14

እነሆ፥ እግዚአብሔር በኃይሉ ከፍ ከፍ ይላል፤ እንደ እርሱ ያለ ማን ያስተምራል? ኢዮብ 36:22

ሁሉን ቻይ የሆነውን ስንነካው ልናገኘው አንችልም፤ በኃይልና በፍርድ እጅግም ታላቅ ነው፤ በጽድቅም አያሠቃይም። ኢዮብ 37:23

የአካል ክፍሎቹን፣ ኃይሉንና ውብ ክብሩን አልደብቅም። ኢዮብ 41:12

አቤቱ፥ በኃይልህ ከፍ ከፍ በል፤ እንዲሁ እንዘምራለን ኃይልህንም እናወድሳለን። መዝሙር 21:13

ነፍሴን ከሰይፍ አድናት፥ ውዴም ከውሻ እጅ። መዝሙር 22:20

የእግዚአብሔር ድምፅ ኃይለኛ ነው፤ የእግዚአብሔር ድምፅ በግርማ የተሞላ ነው። መዝሙር 29:4

ክፉውን በታላቅ ኃይል አይቻለሁ፥ እንደ አረንጓዴ የባሕር ዛፍም ራሱን አበጥሯል። መዝሙር 37:35

እግዚአብሔር ግን ነፍሴን ከመቃብር ኃይል ይቤዣታል፤ እርሱ ይቀበለኛልና። ሴላ። መዝሙር 49:15

ሕዝቤ እንዳይረሳ አትግደላቸው፤ በኃይልህ በትናቸው፤ አቤቱ ጋሻችን ሆይ፥ በኃይልህ በትናቸው። እኔ ግን ስለ ኃይልህ እዘምራለሁ፤ በማለዳም ስለ ምሕረትህ እዘምራለሁ፤ በመከራዬ ቀን መጠጊያዬና መሸሸጊያዬ ሆነኸኛልና። መዝሙር 59: 11,16

እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናግሯል፤ ይህንም ሁለት ጊዜ ሰማሁ፤ ኃይል የእግዚአብሔር ነው፥ መዝሙር 62:11

ኃይልህንና ክብርህን ለማየት፣ እኔም በመቅደስ ውስጥ እንዳየሁህ ሁሉ። መዝሙር 63:2

በኃይሉ ተራሮችን የሚያጸና፥ በኃይልም የታጠቀ፤ መዝሙር 65:6

እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት፦ በሥራህ እንዴት አስፈሪ ነህ፤ በኃይልህ ብዛት ጠላቶችህ ይገዙልሃል። በኃይሉ ለዘላለም ይገዛል፤ ዓይኖቹ አሕዛብን ይመለከታሉ፤ ዓመፀኞች ራሳቸውን ከፍ ከፍ አያድርጉ። ሴላ። መዝሙር 66: 3,7

እግዚአብሔር ሆይ፣ ከመቅደስህ የተነሣህ አንተ ድንቅ ነህ፤ የእስራኤል አምላክ ለሕዝቡ ኃይልንና ኃይልን የሚሰጥ እርሱ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መዝሙር 68:35

እግዚአብሔር ሆይ፣ አሁን ደግሞ ስሸብትና ስሸብት፣ አትተወኝ፤ ለዚህ ትውልድ ኃይልህንና ኃይልህን ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ እስክገልጥ ድረስ። መዝሙር 71:18

በሰማይ የምሥራቅን ነፋስ አስነፈሰ፥ በኃይሉም የደቡብን ነፋስ አመጣ። መዝሙር 78:26

የእስረኛው ጩኸት ወደ ፊትህ ይግባ፤ እንደ ኃይልህ ታላቅነት ሊሞቱ የተፈረደባቸውን ጠብቅ። መዝሙር 79:11

የቁጣህን ኃይል ማን ያውቃል? እንደ ፍርሃትህ መጠን ቁጣህም እንዲሁ ነው። መዝሙር 90:11

ነገር ግን ኃይሉን ያስታውቅ ዘንድ ስለ ስሙ አዳናቸው። መዝሙር 106:8

ሕዝብህ በኃይልህ ቀን፣ ከንጋት ማኅፀን ጀምሮ በቅድስና ውበት በፈቃደኝነት ይቆማል፤ የወጣትነትህ ጠል አለህ። መዝሙር 110:3

የአሕዛብን ርስት ይሰጣቸው ዘንድ የሥራውን ኃይል ለሕዝቡ አሳይቷል። መዝሙር 111:6

የመንግሥትህን ክብር ይናገራሉ፥ ስለ ኃይልህም ይነጋገራሉ፤ መዝሙር 145:11

ጌታችን ታላቅ ነው፥ ኃይሉም ታላቅ ነው፤ ማስተዋሉም ወሰን የለውም። መዝሙር 147:5

እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔርን በመቅደሱ አመስግኑት፤ በኃይሉ ጠፈር አመስግኑት። መዝሙር 150:1

ማድረግ በእጅህ ኃይል ሲሆን፣ ለሚገባቸው መልካም ነገርን አትከልክል። ምሳሌ 3:27

ሞትና ሕይወት በምላስ ኃይል ናቸው፤ የሚወድዱአትም ፍሬዋን ይበላሉ። ምሳሌ 18:21

እኔም ተመለስሁ፥ ከፀሐይ በታችም የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየሁ፤ የተገፉትንም እንባ አየሁ፥ የሚያጽናናቸውም አልነበረም፤ በአስጨናቂዎቻቸውም እጅ ኃይል ነበረ፥ ነገር ግን የሚያጽናናቸው አልነበረም። መክብብ 4:1

እግዚአብሔር ባለጠግነትንና ሀብትን የሰጠው፥ ከእርሱም እንዲበላና እድል ፈንታውን እንዲወስድ፥ በድካሙም እንዲደሰት ኃይል የሰጠው ሰው ሁሉ፥ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። መክብብ 5:19

እግዚአብሔር ሀብትን፣ ሀብትንና ክብርን የሰጠው ሰው፣ ለነፍሱ ከሚመኘው ሁሉ ምንም የማይጎድለው፣ እግዚአብሔር ግን ከእርሱ የመብላት ሥልጣን የማይሰጠው፣ እንግዳ ሰው ይበላዋል እንጂ፤ ይህ ከንቱ ነው፣ ክፉም ደዌ ነው። መክብብ 6:2

የንጉሥ ቃል ባለበት ኃይል አለ፤ ማንስ ሊለው ይችላል? መንፈስን ለመያዝ በመንፈስ ላይ ሥልጣን ያለው ማንም የለም፤ በሞትም ቀን ኃይል የለውም፤ በዚያም ጦርነት መፈታት የለም፤ ክፋትም የተሰጣቸውን አያድንም። መክብብ 8: 4,8

# ትንቢት

ስለዚህ የሚኖሩባቸው ሰዎች ኃይላቸው ታናሽ ነበር፥ ደንግጠውም ተዋረዱ፤ እንደ ሜዳ ሣር፥ እንደ ለምለም ቡቃያ፥ በሰገነትም ላይ እንዳለ ሣር፥ ሳይበቅል እንደ ዋጠ እህል ሆኑ። ኢሳይያስ 37:27

ዓይናችሁን ወደ ላይ አንሡ፤ እነዚህን ነገሮች የፈጠረ ማን ነው? ሠራዊታቸውን በቁጥር የሚያወጣ፤ በኃይሉ ታላቅነት ሁሉንም በየስማቸው ይጠራቸዋል፤ በኃይሉ ብርቱ ነውና፤ ማንም አይወድቅም። ለደካሞች ኃይልን ይሰጣል፥ ጉልበት ለሌላቸውም ብርታትን ይጨምራል። ኢሳይያስ 40:26,29

ሰረገላውንና ፈረሱን፣ ሠራዊቱንና ኃይሉን ያወጣል፤ አብረው ይተኛሉ፥ አይነሡም፤ ጠፍተዋል፥ እንደ መኀተቻም ጠፍተዋል። ኢሳይያስ 43:17

እነሆ፥ እንደ እብቅ ይሆናሉ፤ እሳትም ያቃጥላቸዋል፤ ራሳቸውን ከነበልባል ኃይል አያድኑም፤ የሚሞቅበት ፍም ወይም በፊቱ የሚቀመጥበት እሳት የለም። ኢሳይያስ 47:14

በመጣሁ ጊዜ ሰው አልነበረምን? በጠራሁ ጊዜ የሚመልስልኝ አልነበረምን? እጄስ እንዳትቤዥ አጥታለችን? ወይስ የማዳን ኃይል የለኝምን? እነሆ፥ በተግሣጼ ባሕሩን አደርቃለሁ፥ ወንዞችንም ምድረ በዳ አደርጋለሁ፤ ዓሦቻቸውም ይሸትታሉ፥ ውኃም ስለሌለ ለጥማት ይሞታሉ። ኢሳይያስ 50:2

ምድርን በኃይሉ ፈጠረ፥ ዓለምን በጥበቡ መሠረተ፥ ሰማያትንም በማስተዋሉ ዘረጋ። ኤርምያስ 10:12

ምድርን፣ በምድር ላይ ያሉትን ሰውና እንስሳ በታላቅ ኃይሌና በተዘረጋችው ክንዴ ፈጠርኋት፤ ለእኔም ለሚስማማኝ ሰጥቻታለሁ። ኤርምያስ 27:5

አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፥ እነሆ፥ አንተ ሰማይንና ምድርን በታላቅ ኃይልህና በተዘረጋች ክንድህ ፈጥረሃል፥ ከአንተም የሚከብድ ነገር የለም፤ ኤርምያስ 32:17

ምድርን በኃይሉ ፈጠረ፥ ዓለምን በጥበቡ መሠረተ፥ ሰማያትንም በማስተዋሉ ዘረጋ። ኤርምያስ 51:15

እንዲህ በል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ ይሳካለታልን? ሥሩን አይነቅልምን? ፍሬውንም አይቆርጥምን? ያለ ታላቅ ኃይል ወይም ብዙ ሕዝብ ከሥሩ ይነቅለዋልን? ሕዝቅኤል 17:9

እነሆ የእስራኤል አለቆች፥ እያንዳንዱ በአንተ ውስጥ ደም ለማፍሰስ እንደ ኃይሉ ነበሩ። ሕዝቅኤል 22:6

እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ ግብፅን የሚደግፉ ይወድቃሉ፥ የኃይሏም ትዕቢት ይወርዳል፤ ከሴዌኔ ግንብ ጀምሮ በሰይፍ ይወድቃሉ፥ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ሕዝቅኤል 30:6

አንተ ንጉሥ ሆይ፥ የሰማይ አምላክ መንግሥትን፣ ኃይልን፣ ብርታትንና ክብርን ሰጥቶሃልና የነገሥታት ንጉሥ ነህ። ዳንኤል 2:37

መኳንንቱና ሹማምቱና ሻለቆቹ የንጉሡም አማካሪዎች ተሰብስበው እሳቱ በሰውነታቸው ላይ ኃይል ያልነበረው፥ የራሳቸውም ጠጉር ያልተቃጠለ፥ ልብሳቸውም እንዳልተለወጠ፥ የእሳቱም ሽታ እንዳልተላለፈባቸው እነዚህን ሰዎች አዩ። ዳንኤል 3:27

ንጉሡም ተናገረ፥ እንዲህም አለ። ይህች በኃይሌ ኃይል ለመንግሥት ቤትና ለግርማዬ ክብር የሠራኋት ታላቂቱ ባቢሎን አይደለችምን? ዳንኤል 4:30

ያድናል ይታደጋልም፥ በሰማይና በምድርም ምልክቶችንና ድንቆችን ያደርጋል፥ ዳንኤልንም ከአንበሶች እጅ አድኖታል። ዳንኤል 6:27

በወንዙም ፊት ቆሞ ወዳየሁት ሁለት ቀንዶች ወደ ነበሩት አውራ በግ መጣ፥ በኃይሉም ቍጣ ወደ እርሱ ሮጠ። ወደ አውራውም በግ ሲቀርብ አየሁት፥ በእርሱም ላይ ተቆጣ፥ አውራውንም መትቶ ሁለቱን ቀንዶቹን ሰበረ፤ በአውራውም በግ ፊት ሊቆም የሚችል ኃይል አልነበረም፥ ነገር ግን ወደ መሬት ጥሎ ረገጠው፤ አውራውንም ከእጁ ሊያድነው የሚችል አልነበረም። ዳንኤል 8:6-7

አራቱም ቢቆሙለት፥ ከሕዝቡ አራት መንግሥታት ይነሣሉ፥ ነገር ግን በኃይሉ አይሆንም። ኃይሉም ይበረታል፥ ነገር ግን በራሱ ኃይል አይደለም፤ በድንቅም ያጠፋል፥ ይከናወንለታልም፥ ኃያላንንና የተቀደሰውንም ሕዝብ ያጠፋል። ዳንኤል 8:22,24

በዓመታትም መጨረሻ እርስ በርሳቸው ይጣመራሉ፤ የደቡብ ንጉሥ ልጅ ስምምነት ለማድረግ ወደ ሰሜን ንጉሥ ትመጣለች፤ ነገር ግን የክንድ ኃይልን አትይዝም፤ እርሱም ክንዱም አይቆምም፤ እርስዋም ያመጡአትም የወለደአትም በዚህ ዘመን ያጸናት ትሰጣለች። ዳንኤል 11:6

ኃይሉንና ድፍረቱን በታላቅ ሠራዊት በደቡብ ንጉሥ ላይ ያነሣሣል፤ የደቡብም ንጉሥ እጅግ ታላቅና ኃያል ከሆነ ሠራዊት ጋር ለጦርነት ይነሣል፤ ነገር ግን በእርሱ ላይ አሳብ ያዘጋጃሉና አይቆምም። ዳንኤል 11:25

ነገር ግን በወርቅና በብር ሀብት ላይ፣ በግብፅም ውድ ሀብት ሁሉ ላይ ሥልጣን ይኖረዋል፤ የሊቢያና የኢትዮጵያ ሰዎችም በእግሩ ይቆማሉ። ዳንኤል 11:43

በወንዙም ውሃ ላይ የነበረው በፍታ የለበሰው ሰው ቀኙና ግራ እጁን ወደ ሰማይ ሲያነሳ፥ ለዘላለምም ሕያው በሆነው ሲምል፥ ለዘመንና ለግማሽ እንደሚሆን፥ የቅዱሳንንም ኃይል መበተን ሲጨርስ፥ እነዚህ ሁሉ ይፈጸማሉ ብሎ ሰማሁ። ዳንኤል 12:7

በማኅፀን ውስጥ ወንድሙን በተረከዙ ያዘው፥ በኃይሉም በእግዚአብሔር ኃይል በረታ፤ በመልአኩም ላይ ሥልጣን ነበረው፥ አሸነፈም፤ አለቀሰና ለመነው፤ በቤቴልም አገኘው፥ በዚያም ከእኛ ጋር ተነጋገረ፤ ሆሴዕ 12:3-4

ከመቃብር ኃይል እቤዣቸዋለሁ፤ ከሞትም እቤዣቸዋለሁ፤ ሞት ሆይ፥ መቅሰፍትህ እሆናለሁ፤ መቃብር ሆይ፥ ጥፋትህ እሆናለሁ፤ ንስሐም ከዓይኔ ተሰውራለች። ሆሴዕ 13:14

ክፋትን ለሚያስቡና በአልጋቸው ላይ ክፉ ለሚያደርጉ ወዮላቸው! ማለዳ ሲነጋ ይሠሩታል፥ በእጃቸው ኃይል ነውና። ሚክያስ 2:1

እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይልና ፍርድ ኃይልም ተሞልቻለሁ፥ ለያዕቆብም በደሉን ለእስራኤልም ኃጢአቱን እነግር ዘንድ። ሚክያስ 3:8

እግዚአብሔር ለቁጣ የዘገየ፥ በኃይሉም ታላቅ ነው፥ በደለኛውንም ከቶ አያነጻም፤ እግዚአብሔር በዐውሎ ነፋስና በዐውሎ ነፋስ ውስጥ መንገዱ አለው፥ ደመናም የእግሩ ትቢያ ነው። ናሆም 1:3

የሚረግፍ በፊትህ ወጥቶአል፤ ምሽግህን ጠብቅ፥ መንገድህንም ጠብቅ፥ ወገብህንም አጽና፥ ኃይልህንም በኃይል አጽና። ናሆም 2:1

የዚያን ጊዜ ሀሳቡ ይለወጣል፤ አልፎም ይሰናከላል፤ ይህንንም ኃይሉን ለአምላኩ ይቆጥራል። ዕንባቆም 1:11

ከክፉ ኃይል ይድን ዘንድ ጎጆውን ከፍ አድርጎ ሊያስቀምጥ ለቤቱ ክፉ ስግብግብነትን ለሚመኝ ወዮለት! ዕንባቆም 2:9

ብርሃኑም እንደ ብርሃን ነበር፤ ቀንዶችም ከእጁ ወጥተው ነበር፤ የኃይሉም ተሰውሮ ነበር። ዕንባቆም 3:4

እርሱም መልሶ እንዲህ አለኝ፦ ለዘሩባቤል የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው፤ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በኃይል አይደለም፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ዘካርያስ 4:6

እነሆ፣ እግዚአብሔር ይጥላታል፣ በባሕርም ውስጥ ያለውን ኃይልዋን ይመታል፤ በእሳትም ትበላለች። ዘካርያስ 9:4

# ወንጌሎችና የሐዋርያት ሥራ

ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን፤ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም ክብርም ለዘላለምም የአንተ ነውና። አሜን። ማቴዎስ 6:13

ነገር ግን የሰው ልጅ በምድር ላይ ኃጢአትን ሊያስተሰርይ ሥልጣን እንዳለው እንድታውቁ፥ በዚያን ጊዜ ሽባውን። ተነሣ፥ አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ አለው። ማቴዎስ 9:6

ሕዝቡም አይተው ተደነቁ፥ ለሰውም እንዲህ ያለ ኃይል የሰጠውን እግዚአብሔርን አከበሩ። ማቴዎስ 9:8

አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ፥ እንዲያወጡአቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ፥ ደዌንና ሕማምንም ሁሉ እንዲፈውሱ ሥልጣን ሰጣቸው። ማቴዎስ 10:1

ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው። መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ትስታላችሁ። ማቴዎስ 22:29

ከዚያች ወራት መከራ በኋላ ወዲያውኑ ፀሐይ ትጨልማለች፥ ጨረቃም ብርሃንዋን አትሰጥም፥ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፥ የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል፤ በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፥ የሰው ልጅንም በኃይልና በታላቅ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል። ማቴዎስ 24: 29-30

ኢየሱስም። አንተ አልህ ነገር ግን እላችኋለሁ፥ ከእንግዲህ ወዲህ የሰው ልጅ በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለው። ማቴዎስ 26:64

ኢየሱስም ቀርቦ እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ 20፤ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው፥ እነሆም፥ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። አሜን። ማቴዎስ 28: 18-20

ነገር ግን የሰው ልጅ በምድር ላይ ኃጢአትን ሊያስተሰርይ ሥልጣን እንዳለው እንድታውቁ፥ (ለሽባው እንዲህ አለው።) ማርቆስ 2:10

ደዌንም የመፈወስ ኃይል እንዲኖራቸው፥ አጋንንትንም የማውጣት ሥልጣን እንዲኖራቸው፥ ማርቆስ 3:15

አስራ ሁለቱንም ወደ እርሱ ጠርቶ ሁለት ሁለት አድርጎ ይልካቸው ጀመር፤ በርኩሳን መናፍስትም ላይ ሥልጣን ሰጣቸው። ማርቆስ 6:7

እርሱም። እውነት እላችኋለሁ፥ በዚህ ከሚቆሙት ሰዎች የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ስትመጣ እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ። ማርቆስ 9:1

ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው። መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ስለዚህ አትሳሳቱምን? ማርቆስ 12:24

የሰማይ ከዋክብትም ይወድቃሉ፥ የሰማይም ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ በታላቅ ኃይልና ክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል። ማርቆስ 13: 25-26

ኢየሱስም ። እኔ ነኝ፤ የሰው ልጅም በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ። ማርቆስ 14:62

የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ፥ ለጌታም የተዘጋጀ ሕዝብን ያዘጋጅ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። ሉቃስ 1:17

መልአኩም መልሶ። መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፥ የልዑልም ኃይል ይጋርድሻል፤ ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ሉቃስ 1:35

ዲያብሎስም። ይህን ሥልጣን ሁሉ ክብራቸውንም ለአንተ እሰጥሃለሁ፤ ይህ ለእኔ ተሰጥቶአልና፥ ለምወደውም እሰጠዋለሁ አለው። ሉቃስ 4:6

ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ፤ ስለ እርሱም በዙሪያው ባለችው አገር ሁሉ ዝና ወጣ። ቃሉም በኃይል ነበርና በትምህርቱ ተገረሙ። ሁሉም ተገረሙና እርስ በርሳቸውም፦ ይህ ቃል እንዴት ያለ ነው! በሥልጣንና በኃይል ርኵሳን መናፍስትን ያዝዛልና፥ ይወጡማል ብለው ተነጋገሩ። ሉቃስ 4: 14፣32፣36

በአንድ ቀንም ሲያስተምር፥ ከገሊላና ከይሁዳ ከኢየሩሳሌምም ከተማ ሁሉ የመጡ ፈሪሳውያንና የሕግ መምህራን ተቀምጠው ነበር፤ የጌታም ኃይል እንዲፈውሳቸው ሆነ። ነገር ግን የሰው ልጅ በምድር ላይ ኃጢአትን ሊያስተሰርይ ሥልጣን እንዳለው እንድታውቁ፥ (ሽባውን።) እልሃለሁ፥ ተነሣ፥ አልጋህንም ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ አለው። ሉቃስ 5: 17,24

ከዚያም አስራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን አንድ ላይ ጠርቶ በአጋንንት ሁሉ ላይ ደዌንም ይፈውሱ ዘንድ ኃይልና ሥልጣን ሰጣቸው። ሁሉም በእግዚአብሔር ታላቅ ኃይል ተገረሙ። ሁሉም ኢየሱስ ባደረገው ሁሉ ሲደነቁ፥ ለደቀ መዛሙርቱ። ሉቃስ 9: 1,43

እነሆ፥ እባቦችንና ጊንጦችን ትረግጡ ዘንድ፥ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን እሰጣችኋለሁ፤ የሚጎዳችሁም ምንም የለም። ሉቃስ 10:19

ነገር ግን የምትፈሩትን አስቀድሜ አሳያችኋለሁ፤ ከገደለ በኋላ ወደ ገሃነም ለመጣል ሥልጣን ያለውን ፍሩ፤ አዎን፥ እላችኋለሁ፥ እርሱን ፍሩ። ወደ ምኲራቦችና ወደ ገዢዎችና ወደ ባለ ሥልጣናት ሲወስዱአችሁ፥ እንዴት ወይም ምን እንድትመልሱ ወይም ምን እንድትናገሩ አትጨነቁ። ሉቃስ 12: 5,11

ተጠባበቁትም፥ ለገዢውም ሥልጣንና ሥልጣን አሳልፈው እንዲሰጡት ጻድቃን መስለው በቃሉ የሚያጠምዱትን ሰላዮችን ላኩበት። ሉቃስ 20:20

የሰው ልብ በፍርሃትና በምድር ላይ የሚመጣውን ከመጠበቅ የተነሳ ይወድቃል፤ የሰማይ ኃይላት ይናወጣሉና። በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ በኃይልና በታላቅ ክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል። ሉቃስ 21: 26-27

ዕለት ዕለት በቤተ መቅደስ ከእናንተ ጋር ስሆን፥ እጃችሁን አልዘረጋችሁብኝም፤ ይህ ግን ጊዜያችሁና የጨለማው ኃይል ነው። ከዚህ በኋላ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ኃይል ቀኝ ይቀመጣል። ሉቃስ 22: 53,69

እነሆም፥ የአባቴን ተስፋ እልክላችኋለሁ፤ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። ሉቃስ 24:49

ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፤ ዮሐንስ 1:12

ከእኔ ማንም አይወስዳትም፤ እኔ በራሴ አኖራታለሁ እንጂ። ልሰጣት ሥልጣን አለኝ፥ መልሼም ልወስዳት ሥልጣን አለኝ። ይህችን ትእዛዝ ከአባቴ ተቀበልሁ። ዮሐንስ 10:18

በሥጋ ሁሉ ላይ ሥልጣን እንደሰጠኸው፣ ለሰጠኸውም ሁሉ የዘላለም ሕይወትን ይሰጥ ዘንድ። ዮሐንስ 17:2

ጲላጦስም። አትነግረኝምን? ልሰቅልህ ሥልጣን እንዳለኝና ልፈታህ ሥልጣን እንዳለኝ አታውቅምን? ኢየሱስም መልሶ። ከላይ ካልተሰጠህ በቀር በእኔ ላይ ምንም ሥልጣን ባልነበረህም፤ ስለዚህ ለአንተ አሳልፎ የሰጠኝ ኃጢአቱ የባሰ ነው አለው። ዮሐንስ 19: 10-11

እርሱም። አብ በገዛ ሥልጣኑ ያስቀመጠውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ከወረደ በኋላ ኃይልን ትቀበላላችሁ፤ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። የሐዋርያት ሥራ 1 :7-8

ጴጥሮስም አይቶ ለሕዝቡ እንዲህ ሲል መለሰ። የእስራኤል ሰዎች ሆይ፥ በዚህ ስለ ምን ትደነቃላችሁ? ወይስ በራሳችን ኃይል ወይም በቅድስና ይህን ሰው እንዲመላለስ እንዳደረግነው ስለ ምን ትመለከታላችሁ? የሐዋርያት ሥራ 3:12

በመካከል አቁመውም። በምን ኃይል ወይስ በማን ስም ይህን አደረጋችሁ? ብለው ጠየቁአቸው። ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል መሰከሩ፤ በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው። የሐዋርያት ሥራ 4: 7,33

ო ღ ა მ ე ს ი ღ ე ს ი ს ი ს ი ს ი ს ი ს ა მ ე ს ი ს ა მ ე ს ი ს ა ღ … የሐዋርያት ሥራ 5:4

እስጢፋኖስም በእምነትና በኃይል ተሞልቶ በሕዝቡ መካከል ታላላቅ ድንቆችንና ተአምራትን አደረገ። የሐዋርያት ሥራ 6:8

ከታናናሾቹም ጀምሮ እስከ ታላላቆቹ ድረስ። ይህ የእግዚአብሔር ታላቁ ኃይል ነው እያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር። እጄን የምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ይቀበል ዘንድ ይህን ሥልጣን ለእኔም ስጡኝ አለ። የሐዋርያት ሥራ 8: 10,19

እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል እንዴት እንደ ቀባው፥ እርሱም መልካም እያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ፥ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና፤ የሐዋርያት ሥራ 10:38

ዓይኖቻቸውን ትከፍት ዘንድ፥ ከጨለማ ወደ ብርሃን፥ ከሰይጣንም ኃይል ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ፥ የኃጢአትንም ስርየት በእኔም በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ። የሐዋርያት ሥራ 26:18

# ደብዳቤዎች

እንደ ቅድስና መንፈስም በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ከሙታን መነሣት የተነሣ ተገለጠ። በክርስቶስ ወንጌል አላፍርም፤ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና፤ አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው። የማይታዩት የእርሱ ነገሮች፣ የዘላለም ኃይሉና አምላክነቱ፣ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በግልጽ ይታያሉ፤ ስለዚህም የሚያመካኙት የላቸውም። ሮሜ 1: 4,16,20

ሞትም ቢሆን፥ ሕይወትም ቢሆን፥ መላእክትም ቢሆኑ፥ ግዛትም ቢሆን፥ ኃይላትም ቢሆኑ፥ ያለውም ቢሆን፥ የሚመጣውም ቢሆን፥ ሮሜ 8:38

# የመጽሐፍ ቅዱስ የኃይል ሕጎች

## የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኃይል አያበላሽም።

መጽሐፍ ለፈርዖን እንዲህ ይላልና። ኃይሌን በአንተ አሳይ ዘንድ ስሜም በምድር ሁሉ ይነገር ዘንድ ለዚህ ዓላማ አስነሣሁህ ይላል። ሸክላ ሠሪው ከአንድ ጭቃ አንድ ዕቃ ለክብር ሌላውንም ለውርደት ሊሠራ በጭቃ ላይ ሥልጣን የለውምን? እግዚአብሔር ቍጣውን ሊያሳይ ኃይሉንም ሊገልጥ ወዶ፥ ለጥፋት የተዘጋጁትን የቁጣ ዕቃዎች በብዙ ትዕግሥት ቢታገሥስ? ሮሜ 9:17 ፣ 21-22

ነፍስ ሁሉ ለበላይ ላሉት ባለ ሥልጣናት ይገዛ። ከእግዚአብሔር ካልሆነ በቀር ሥልጣን የለምና፤ ያሉትም ባለ ሥልጣናት በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው። ስለዚህ ባለ ሥልጣንን የሚቃወም ሁሉ የእግዚአብሔርን ሥርዓት ይቃወማል፤ የሚቃወሙትም በራሳቸው ላይ ፍርድን ይቀበላሉ። ገዥዎች ለክፉዎች እንጂ ለበጎ ሥራ የሚያስፈሩ አይደሉምና። እንግዲህ ባለ ሥልጣኖችን አትፈራምን? መልካምን አድርግ ከእርሱም ምስጋና ታገኛለህ። ሮሜ 13: 1-3

የተስፋ አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተስፋ እንዲበዛላችሁ በማመናችሁ ደስታንና ሰላምን ሁሉ ይሙላባችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል በታላላቅ ምልክቶችና ድንቆች፥ ስለዚህ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ እልዋሪቆን ድረስ የክርስቶስን ወንጌል ፈጽሜ ሰብኬአለሁ። ሮሜ 15: 13,19

እንግዲህ እንደ ወንጌሌና እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት፥ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረው ምስጢር እንደ ተገለጠው፥ ሊያጸናችሁ ለሚችል፥ ሮሜ 16:25

የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፤ ለእኛ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ለተጠሩት ግን፥ አይሁድም ሆኑ ግሪኮች፥ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ ክርስቶስ ነው። 1ኛ ቆሮንቶስ 1: 18,24

ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሰው ጥበብ በሚማርክ ቃል አልነበረም። እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ ላይ እንዳይሆን። 1ኛ ቆሮንቶስ 2: 4-5

ነገር ግን ጌታ ቢፈቅድ ፈጥኜ ወደ እናንተ እመጣለሁ፥ የትዕቢተኞችንም ቃላቸው አይደለም፥ ኃይላቸውንም አውቃለሁ። የእግዚአብሔር መንግሥት በቃል ሳይሆን በኃይል ነውና። 1ኛ ቆሮንቶስ 4: 19-20

በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ እናንተና መንፈሴ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ተሰብስባችሁ፣ 1ኛ ቆሮንቶስ 5:4

ሁሉ ተፈቅዶልኛል፥ ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም፤ ሁሉ ተፈቅዶልኛል፥ ነገር ግን በአንድ ነገር አልታሰርም። እግዚአብሔርም ጌታን አስነስቶናል፥ በኃይሉም ያስነሣናል። 1ኛ ቆሮንቶስ 6: 12,14

ሚስት በገዛ ሥጋዋ ላይ ሥልጣን የላትም፥ ባልዋ ነው እንጂ፤ እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ሥጋው ላይ ሥልጣን የለውም፥ ሚስት ግን። ነገር ግን ምንም ግድ ሳይኖረው በልቡ የጸና፥ በፈቃዱም ላይ ሥልጣን ያለው፥ ድንግልናውንም በልቡ ይጠብቅ ዘንድ የወሰነ፥ መልካም ያደርጋል። 1ኛ ቆሮንቶስ 7: 4,37

ለመብላትና ለመጠጣት ሥልጣን የለንምን? እንደ ሌሎቹ ሐዋርያትና እንደ ጌታ ወንድሞች እንደ ኬፋስ፣ እኅትንና ሚስትን ይዘን ልንዞር ሥልጣን የለንምን? ወይስ እኔና በርናባስ ብቻ ነን፥ ሥራን ለመተው ኃይል የለንምን? 1ኛ ቆሮንቶስ 9: 4-6

ሌሎች በእናንተ ላይ ይህን ሥልጣን የሚካፈሉ ከሆኑ እኛስ ይልቁን አይደለንምን? ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳናደናቅፍ በዚህ ሥልጣን አልተጠቀምንም፤ ነገር ግን ሁሉን እንታገሣለን። እንግዲህ ብድሬ ምንድር ነው? ወንጌልን ስሰብክ የክርስቶስን ወንጌል ያለ ክፍያ እሰብክ ዘንድ፥ በወንጌልም ሥልጣኔን አላግባብ እንዳልጠቀም ነው። 1ኛ ቆሮንቶስ 9: 12,18

ስለዚህ ሴት ከመላእክት የተነሣ በራሷ ላይ ሥልጣን ሊኖራት ይገባል። 1ኛ ቆሮንቶስ 11:10

ከዚያም መንግሥቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ሥልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል። 1ኛ ቆሮንቶስ 15:24

በውርደት ይዘራል፤ በክብር ይነሣል፤ በድካም ይዘራል፤ በኃይል ይነሣል፤ 1ኛ ቆሮንቶስ 15:43

ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን። 2ኛ ቆሮንቶስ 4:7

በእውነት ቃል፣ በእግዚአብሔር ኃይል፣ በቀኝና በግራ ባለው የጽድቅ ጦር፣ 2ኛ ቆሮንቶስ 6:7

በኃይላቸው እመሰክራለሁ፤ አዎን፣ ከኃይላቸውም በላይ ለራሳቸው ፈቃደኛ ነበሩ፤ 2ኛ ቆሮንቶስ 8:3

ደብዳቤዎቹ ከባድና ኃይለኛ ናቸው ይላሉ፤ ነገር ግን በሰውነቱ ሲታይ ደካማ ነው፤ ንግግሩም የተናቀ ነው። 2ኛ ቆሮንቶስ 10:10

እርሱም፦ ጸጋዬ ይበቃሃል፥ ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ። እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል በእኔ ያድር ዘንድ በድካሜ እመካለሁ፤ 2ኛ ቆሮንቶስ 12:9

በድካም ቢሰቀልም፥ በእግዚአብሔር ኃይል በሕይወት ይኖራልና። እኛ ደግሞ በእርሱ ደካሞች ነንና፥ ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይል ከእርሱ ጋር እንኖራለን፤ 2ኛ ቆሮንቶስ 13:4

ስለዚህ ጌታ ለማነጽ እንጂ ለማፍረስ እንዳይሆን እንደ ሰጠኝ ኃይል መጠን፥ ከእናንተ ጋር ሳለሁ በከንቱ እንዳልጠቀም፥ እነዚህን ነገሮች በሌለሁበት እጽፋለሁ። 2ኛ ቆሮንቶስ 13:10

እንደ ኃይሉ አሠራር ለምናምን ለእኛ የኃይሉ ታላቅነት ምንድር ነው? ከአለቅነትና ከሥልጣን፣ ከኃይልና ከጌትነት ሁሉ በላይ፣ በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን በሚመጣውም ዓለም ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ ነው፤ ኤፌሶን 1: 19,21

በዚህ ዓለም መንገድ፣ በአየር ላይ ሥልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ፣ አሁን በማይታዘዙት ልጆች ላይ የሚሠራው መንፈስ፣ በፊት ተመላለሳችሁባቸው። ኤፌሶን 2:2

እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን፣ እኔም አገልጋይ ሆንሁ። በቤተ ክርስቲያንም ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በሰማያዊ ስፍራ ላሉት አለቆችና ሥልጣናት ትታወቅ ዘንድ፥ እንግዲህ በእኛ ውስጥ እንደሚሠራው ኃይል መጠን ከምንለምነው ወይም ከምናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻለው፥ ኤፌሶን 3: 7,10,20

በመጨረሻም ወንድሞቼ ሆይ፥ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ። ምክንያቱም የምንጋደለው ከሥጋና ከደም ጋር አይደለም፤ ከአለቆች፣ ከሥልጣናት፣ ከዚህ ዓለም ጨለማ ገዦች፣ በሰማያዊ ስፍራም ካሉ መንፈሳዊ ክፋት ጋር ነው እንጂ። ኤፌሶን 6: 10,12

እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ፥ የመከራውንም ኅብረት፥ ከሞቱ ጋር እመሳሰል ዘንድ፥ ፊልጵስዩስ 3:10

እንደ ክብሩ ኃይል መጠን በኃይል ሁሉ እየበረታችሁ፥ ከደስታም ጋር ወደ ትዕግሥትና በትዕግሥት ሁሉ እየበረታችሁ፥ እርሱ ከጨለማ ሥልጣን አዳነን፥ ወደ ፍቅሩም ልጅ መንግሥት አፈለሰን፤ በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና፤ የሚታዩትና የማይታዩት፥ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ሥልጣናት፤ ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥረዋልና፤ ቆላስይስ 1 :11፣13፣16

በእርሱም ሆናችሁ ተሞልታችኋል፥ እርሱም የአለቅነትና የሥልጣን ሁሉ ራስ ነው። አለቅነትንና ሥልጣናትንም ገፎ፥ በእርሱም ድል እያደረገ በግልጥ አሳያቸው። ቆላስይስ 2: 10,15

ወንጌላችን በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣም፤ ነገር ግን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ እርግጠኝነትም ጭምር ነው፤ በእናንተ ዘንድ ስለ እናንተ እንዴት እንደ ነበርን ታውቃላችሁ። 1ኛ ተሰሎንቄ 1:5

ከጌታ ፊትና ከኃይሉ ክብር በዘላለም ጥፋት ይቀጣል፤ ስለዚህ አምላካችን ለዚህ ጥሪ የምትበቁ አድርጎ ይቆጥርህ ዘንድ፥ የቸርነቱንም ፈቃድ ሁሉ የእምነትንም ሥራ በኃይል ይፈጽም ዘንድ ሁልጊዜ ስለ እናንተ እንጸልያለን። 2ኛ ተሰሎንቄ 1: 9,11

ምጽአቱ በሰይጣን አሠራር በኃይልና በምልክት በሐሰተኛ ድንቆችም ሁሉ እንደ እርሱ ነው፤ 2ኛ ተሰሎንቄ 2:9

ሥልጣን ስለሌለን አይደለም፥ ነገር ግን እናንተ እኛን እንድትከተሉ ምሳሌ ልንሰጣችሁ ነው። 2ኛ ተሰሎንቄ 3:9

እርሱ ብቻ የማይሞት ነው፤ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል፤ ማንም አላየውም ሊያይም አይቻለውም፤ ለእርሱ ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን፤ አሜን። 1ኛ ጢሞቴዎስ 6:16

እግዚአብሔር የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም፤ ነገር ግን የኃይልና የፍቅር፣ የጤናማ አእምሮ መንፈስ አልሰጠንም። እንግዲህ በጌታችን ምስክርነት ወይም በእኔ እስረኛ አትፈር፤ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ኃይል መጠን በወንጌል መከራ ተካፋይ ሁን፤ 2ኛ ጢሞቴዎስ 1 :7-8

የአምልኮ መልክ አላቸው፥ ኃይሉን ግን ክደዋል፤ ከእነዚህ ደግሞ ራቅ። 2ኛ ጢሞቴዎስ 3:5

ለገዥዎችና ለሥልጣናት እንዲገዙ፣ ለገዥዎችም እንዲታዘዙ፣ ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጁ እንዲሆኑ አስቡአቸው። ቲቶ 3:1

እርሱ የክብሩ ብሩህነትና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ፥ ሁሉን በኃይሉ ቃል እየደገፈ፥ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ፤ ዕብራውያን 1:3

እንግዲህ ልጆቹ በሥጋና በደም ስለሚካፈሉ፥ እርሱ ራሱ ደግሞ ከእርሱ ተካፈለ፤ በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን ዲያብሎስን በሞት እንዲያጠፋ፥ ዕብራውያን 2:14

የእግዚአብሔር ቃል ፈጣንና ኃይለኛ ነው፤ ከሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፤ ነፍስንና መንፈስንም፥ ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፤ የልብንም አሳብና አሳብ ይመረምራል። ዕብራውያን 4:12

የእግዚአብሔርንም መልካሙን ቃልና የሚመጣውን የዓለም ኃይል ቀምሰሃልና። ዕብራውያን 6:5

እርሱ የተፈጠረው በሥጋዊ ትእዛዝ ሕግ ሳይሆን፣ ማለቂያ በሌለው የሕይወት ኃይል ነው። ዕብራውያን 7:16

በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል የተጠበቁ ናቸው። 1ኛ ጴጥሮስ 1:5

እርሱም ወደ ሰማይ ሄዶ በእግዚአብሔር ቀኝ አለ፥ መላእክትና ሥልጣናት ኃይላትም ተገዝተውለታል። 1ኛ ጴጥሮስ 3:22

መለኮታዊ ኃይሉ ለሕይወትና ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚሆነውን ሁሉ እንደሰጠን፣ ይህም ለክብርና ለበጎነት የጠራንን እርሱን በማወቅ ነው። የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት አስታወቅናችሁ፥ ነገር ግን የግርማውን አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት አልተከተልንም። 2ኛ ጴጥሮስ 1: 3,16

መላእክት ግን በኃይልና በብርታት የሚበልጡ ሲሆኑ፣ በጌታ ፊት በእነርሱ ላይ የስድብን ክስ አያመጡም። 2ኛ ጴጥሮስ 2:11

ብቻውን ለሆነው ጥበበኛ ለሆነው አምላክ መድኃኒታችን፣ አሁንም ሆነ ለዘላለም ክብርና ግርማ ኃይልም ኃይልም ይሁን፤ አሜን። ይሁዳ 1:25

# ራዕይ

ድል ለነሣውና ሥራዬን እስከ መጨረሻው ለሚጠብቅ፣ እኔ በአሕዛብ ላይ ሥልጣንን እሰጠዋለሁ። ራዕይ 2:26

ጌታ ሆይ፥ ክብርንና ክብርን ኃይልንም ልትቀበል ይገባሃል፤ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና፥ በፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረዋልና። ራዕይ 4:11

በታላቅ ድምፅም። የታረደው በግ ኃይልንና ባለጠግነትን ጥበብንም ብርታትንም ክብርንም ክብርንም በረከትንም ሊቀበል ይገባዋል አሉ። ራዕይ 5:12

በሰማይና በምድርም ከምድርም በታች በባሕርም ውስጥ ያሉ ፍጥረት ሁሉ፥ በእነርሱም ውስጥ ያሉ ሁሉ፥ በረከትና ክብር፥ ክብርም፥ ኃይልም፥ ለዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው፥ ለበጉም ይሁን ሲሉ ሰማሁ። ራዕይ 5:13

ሌላም ቀይ ፈረስ ወጣ፥ በእርሱም ላይ ለተቀመጠው ሰላምን ከምድር ይወስድ ዘንድ እርስ በርሳቸውም ይገዳደሉ ዘንድ ሥልጣን ተሰጠው፤ ታላቅም ሰይፍ ተሰጠው። አየሁም፥ እነሆም፥ ፈረስ ወጣ፥ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ፥ ሲኦልም ከእርሱ ጋር ተከተለው። በሰይፍና በራብ በሞትም በምድርም አራዊት ይገድሉ ዘንድ በምድር በአራተኛው ክፍል ላይ ሥልጣን ተሰጣቸው። ራዕይ 6 :4፣8

አሜን፡- በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ክብርም ኃይልም ብርታትም ለዘላለም ለአምላካችን ይሁን፤ አሜን። ራእይ 7:12

ከጢሱም አንበጣዎች ወደ ምድር ወጡ፥ የምድርም ጊንጦች ኃይል እንዳላቸው ኃይል ተሰጣቸው። እንደ ጊንጥም ጅራት ነበራቸው፥ በጅራታቸውም መውጊያ ነበረ፤ ሰዎችንም አምስት ወር የመጉዳት ሥልጣን ነበራቸው። ኃይላቸው በአፋቸውና በጅራታቸው ውስጥ ነውና፤ ጅራታቸው እንደ እባብ ስለነበር፣ ራስም ስለነበራቸው፣ ይጎዳሉ። ራዕይ 9: 3፣10፣19

ለሁለቱ ምስክሮቼም ኃይል እሰጣለሁ፤ እነርሱም ማቅ ለብሰው ሺህ ሁለት መቶ ስድሳ ቀን ትንቢት ይናገራሉ። እነዚህ በትንቢት በተናገሩበት ዘመን ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይን ሊዘጉ ሥልጣን አላቸው፥ ውኃንም ወደ ደም ሊለውጡ፥ በሚፈልጉበትም ጊዜ ሁሉ ምድርን በመቅሠፍት ሁሉ ሊመቱ ሥልጣን አላቸው። ራዕይ 11 ፡3፣6

«ያለህና የነበርህ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፥ እናመሰግንሃለን፤ ታላቁን ኃይልህን ስለ ያዝህ ስለ ነገሥህም እናመሰግንሃለን።» ራእይ 11:17

በሰማይም ታላቅ ድምፅ ሰማሁ። አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግሥትም የክርስቶስም ኃይል ሆነ፤ ቀንና ሌሊት በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና። ራዕይ 12፡10

ያየሁትም አውሬ እንደ ነብር ይመስል ነበር፥ እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች፥ አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ። ዘንዶውም ኃይሉንና ዙፋኑን፥ ታላቅ ሥልጣንንም ሰጠው። ለአውሬው ሥልጣን የሰጠውን ዘንዶውን ሰገዱለት፤ ለአውሬውም፡- አውሬውን የሚመስል ማን ነው? ከእርሱ ጋር ሊዋጋ ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት። ታላቅንም ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው፥ በአርባ ሁለት ወርም እንዲቆይ ሥልጣን ተሰጠው። ራዕይ 13 ፡2፣4፣5

ከቅዱሳንም ጋር ይዋጋ ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው፤ በነገድም በቋንቋም በአሕዛብም ሁሉ ላይ ሥልጣን ተሰጠው። የፊተኛውንም አውሬ ኃይል ሁሉ በፊቱ ያደርጋል፥ ምድርና በእርሱ የሚኖሩትም ለሞት የሚያደርሰውን ቍስል የዳነለትን የመጀመሪያውን አውሬ እንዲሰግዱ ያደርጋል። በአውሬውም ፊት ሊያደርግ በተሰጠው ተአምራት በምድር የሚኖሩትን ያስታል፤ በምድር ላይ ለሚኖሩትም፥ በሰይፍ ቆስሎ በሕይወት ለኖረው ለአውሬው ምስል እንዲሠሩ ይነግራቸዋል። የአውሬው ምስል እንዲናገርና የአውሬውን ምስል የማይሰግዱ ሁሉ እንዲገደሉ ለአውሬው ምስል ሕይወት እንዲሰጥ ሥልጣን ነበረው። ራዕይ 13: 7፣12፣14፣15

ሌላ መልአክም ከመሠዊያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን በታላቅ ድምፅ ጮኸ፤ የወይን ዘለላዎቹም ሙሉ በሙሉ ስለበሰሉ ስለታም ማጭድህን ስደድና የምድርን የወይን ዘለላዎች ሰብስብ አለው። ራዕይ 14:18

መቅደሱም ከእግዚአብሔር ክብርና ከኃይሉ ጢስ ሞላበት፤ የሰባቱ መላእክት ሰባቱ መቅሰፍቶች እስኪፈጸሙ ድረስ ማንም ወደ መቅደሱ መግባት አልቻለም። ራእይ 15:8

አራተኛውም መልአክ ጽዋውን በፀሐይ ላይ አፈሰሰ፤ ሰዎችንም በእሳት እንዲያቃጥል ሥልጣን ተሰጠው። ሰዎችም በታላቅ ትኩሳት ተቃጠሉ፥ በእነዚህም መቅሠፍቶች ላይ ሥልጣን ያለውን የእግዚአብሔርን ስም ተሳደቡ፥ ክብርንም ሊሰጡት ንስሐ አልገቡም። ራእይ 16: 8-9

ያየሃቸውም አስር ቀንዶች ገና መንግሥትን ያልተቀበሉ አስር ነገሥታት ናቸው፤ ነገር ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ነገሥታት ሥልጣንን ይቀበላሉ። እነዚህ አንድ አሳብ አላቸው፥ ኃይላቸውንና ኃይላቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ። ራእይ 17: 12-13

ከዚህም በኋላ ታላቅ ኃይል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ፤ ምድርም በክብሩ በራች። ራእይ 18:1

ከዚህ በኋላ በሰማይ የብዙ ሕዝብ ድምፅ እንዲህ ሲል ሰማሁ፤ ሃሌ ሉያ፤ ማዳንና ክብር ክብርም ኃይልም ለጌታችን ለአምላካችን ይሁን፤ ራእይ 19:1

በመጀመሪያው ትንሣኤ ዕድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው፤ ሁለተኛው ሞት በእነዚያ ላይ ሥልጣን የለውም፥ ነገር ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ፥ ከእርሱም ጋር ሺህ ዓመት ይነግሣሉ። ራእይ 20:6

# አፖክሪፋ

አሁንስ አታምኑኝምን? ንጉሡ በኃይሉ ታላቅ አይደለምን? ሁሉም ክልሎች ሊነኩት አይፈሩምን? 1ኛ ዕዝራ 4፡28

በፍርድዋም ዓመፃ የለም፤ እርስዋም የዘመናት ሁሉ ኃይል፣ መንግሥት፣ ኃይልና ግርማ ናት። የእውነት አምላክ የተባረከ ይሁን። 1ኛ ዕዝራ 4፡40

አባቶቻችን ግን እግዚአብሔርን ባበሳጩት ጊዜ፥ በሰማይም ባለው የእስራኤልን ጌታ በበደሉ ጊዜ፥ ለከለዳውያን ንጉሥ ለባቢሎን ናቡከደነፆር እጅ አሳልፎ ሰጣቸው፤ 1ኛ ዕዝራ 6:15

የአምላካችን የእግዚአብሔር ኃይል በሚፈልጉት ሁሉ ይደግፋቸው ዘንድ ለንጉሡ ተናግረን ነበርና። 1ኛ ዕዝራ 8:52

ስለ እነርሱ ስል ብዙ ነገሥታትን አጠፋሁ፤ ፈርዖንን ከአገልጋዮቹና ከኃይሉ ሁሉ ጋር መታሁ። 2ኛ ዕዝራ 1፡10

የናፈቃችኋቸው የልጆችሽ ቁጥር ተፈጸመ፤ ከመጀመሪያ ጀምሮ የተጠሩት ሕዝብሽ የተቀደሰ እንዲሆን የእግዚአብሔርን ኃይል ለምኑ። 2ኛ ዕዝራ 2፡41

ውብ አበባዎች ከመታየታቸው ወይም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከመመስረታቸው በፊት፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የመላእክት ብዛት ከመሰብሰቡ በፊት፣ 2ኛ እዝራ 6፡3

እንዲሁ የልዑል ዘመንም በድንቅና በኃይለኛ ሥራዎች ግልጽ ጅምር አለው፣ ፍጻሜውም በውጤትና በምልክቶች ነው። 2ኛ ዕዝራ 9፡6

አራተኛውም መጥቶ ያለፉትን አራዊት ሁሉ አሸነፈ፥ በዓለምም ላይ በታላቅ ፍርሃትና በምድር ዙሪያ ሁሉ ላይ በብዙ ክፉ ግፍ ሥልጣን ሰጠው፤ ስለዚህም በምድር ላይ ብዙ ዘመን በማታለል ኖረ። 2ኛ ዕዝራ 11:40

በሰዎች መካከል ዓመፅ ይሆናልና፥ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉና፤ ነገሥታቶቻቸውንና አለቆቻቸውንም አያከብሩም፥ የሥራቸውም አካሄድ በኃይላቸው ይቆማል። እኔ አልራራላቸውም፤ ልጆች ሆይ፥ ከሥልጣን ሂዱ፥ መቅደሴንም አታርክሱ። 2ኛ ዕዝራ 15:16,25

የካርማናውያንም በቁጣ እንደ ዱር አሳማዎች ይወጣሉ፥ በታላቅ ኃይልም ይመጣሉ፥ ከእነርሱም ጋር ይቀላቀላሉ፥ የአሦራውያንንም ምድር ክፍል ያጠፋሉ። በዚያን ጊዜ ዘንዶዎቹ ተፈጥሮአቸውን እያሰቡ ይበልጣሉ፤ ራሳቸውንም ወደ ኋላ ቢመለሱ፥ በታላቅ ኃይል ሊያሳድዷቸው ቢመካከሩ፥ እነዚያ ይደማሉ፥ በኃይላቸውም ዝም ይላሉ፥ ይሸሻሉ። 2ኛ ዕዝራ 15:30-32

የኃይልህም ክብር እንደ አበባ ይደርቃል፥ በአንቺ ላይ የሚወጣውም ሙቀት ይወጣል። 2ኛ ዕዝራ 15፡50

ምድርና መሠረቶቿ ይናወጣሉ፤ ባሕር ከጥልቅ ሞገዶች ጋር ይነሳል፤ ሞገዶቹም ይነዋወጣሉ፤ ዓሦቹም በእግዚአብሔር ፊትና በኃይሉ ክብር ፊት ይናወጣሉ፤ የሐዘንና የታላቅ ሐዘን መጀመሪያ፤ የረሃብና የታላቅ ሞት መጀመሪያ፤ የጦርነት መጀመሪያ፤ ኃያላንም በፍርሃት ይቆማሉ፤ የክፋት መጀመሪያ! እነዚህ ክፉ ነገሮች ሲመጡ ምን አደርጋለሁ? 2ኛ ዕዝራ 16፡12፣18

ከዚያም በአሥራ ሰባተኛው ዓመት በኃይሉ በንጉሥ አርፋክስድ ላይ ተዋጋ፥ በጦርነቱም አሸነፈ፤ የአርፋክስድንም ሠራዊት ሁሉ፥ ፈረሰኞቹንም ሁሉ፥ ሰረገሎቹንም ሁሉ ገለበጠ፥ ዮዲት 1:13

እኔ ሕያው ነኝና፥ በመንግሥቴም ኃይል፥ የተናገርሁትን ሁሉ በእጄ አደርጋለሁና። ከዚያም በጉዞው ሁሉ ከንጉሡ ናቡከደነፆር ፊት ሊሄድ፥ በሠረገሎቻቸውና በፈረሰኞቻቸውም፥ በተመረጡትም እግረኞች የምድርን ፊት ሁሉ በምዕራብ ሊሸፍን ወጣ። ዮዲት 2:12,19

በመጠምጠሚያቸውም ላይ አመድ ለብሰው፣ የእስራኤልንም ቤት ሁሉ በቸርነት ይመለከት ዘንድ በሙሉ ኃይላቸው ወደ እግዚአብሔር ጮኹ። ዮዲት 4:15

እርሱም እንዲህ አላቸው፡- እናንተ የከነዓን ልጆች፥ ይህ በተራራማው አገር የሚኖረው ሕዝብ ማን ነው፥ የሚኖሩባቸውም ከተሞች ምን እንደ ሆኑ፥ የሠራዊታቸውም ብዛት፥ ኃይላቸውና ኃይላቸውስ የት እንደ ሆነ፥ በላያቸው የተሾመ ንጉሥ ወይም የሠራዊታቸው አለቃ ማን እንደ ሆነ ንገሩኝ፤ የእስራኤልን ልጆች ፊት አንፈራም፤ እነሆ፥ ለብርቱ ጦርነት ኃይልም ኃይልም የሌለው ሕዝብ ነውና። ዮዲት 5፡3፣23

ኃይሉን ይልክላቸዋል፥ ከምድርም ፊት ያጠፋቸዋል፥ አምላካቸውም አያድናቸውም፤ እኛ ባሪያዎቹ ግን እንደ አንድ ሰው እናጠፋቸዋለን፤ የፈረሶቻችንን ኃይል መቋቋም አይችሉምና። ዮዲት 6:3

በእነዚህ አምስት ቀናት ውስጥ ካልረዳን፥ በፈቀደ ጊዜ ሁሉ ሊከላከልልን ወይም በጠላቶቻችን ፊት ሊያጠፋን ኃይል አለው። ዮዲት 8:15

እነሆ፥ አሦራውያን በኃይላቸው ይበዛልና፤ በፈረስና በሰው ይኮራሉ፤ በእግሮቻቸውም ኃይል ይመካሉ፤ በጋሻና በጦር፥ በቀስትና በወንጭፍ ይታመናሉ፤ ጦርንም የምታፈርስ አንተ እግዚአብሔር እንደ ሆንህ አያውቁም፤ ስምህ እግዚአብሔር ነው። በኃይልህ ኃይላቸውን ጣል፥ በቁጣህም ኃይላቸውን አዋርድ፤ መቅደስህን ለማርከስ፥ የከበረ ስምህ የተቀመጠበትን ድንኳን ለማርከስ፥ የመሠዊያህንም ቀንድ በሰይፍ ለመጣል አስበዋልና። ትዕቢታቸውን ተመልከት፥ ቁጣህንም በራሳቸው ላይ ላክ፤ እኔ የወለድኩትን ኃይል ባልቴት በእጄ ስጠኝ። ኃይልህ በብዛቱ፥ ኃይልህም በኃያላን ሰዎች ላይ አይቆምም፤ አንተ የተቸገሩት አምላክ፥ የተጨቆኑትን ረዳት፥ የደካሞችን ደጋፊ፥ የተቸገሩትን ጠባቂ፥ ተስፋ የሌላቸውንም አዳኝ ነህና። ሕዝብና ነገድ ሁሉ አንተ የኃይልና የብርታት ሁሉ አምላክ እንደ ሆንህ፥ ከአንተ በቀር የእስራኤልን ሕዝብ የሚጠብቅ ሌላ እንደሌለ እንዲያውቁ አድርግ። ዮዲት 9:7-9,11,14

## የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኃይል አያበላሽም።

የምድር ሁሉ ንጉሥ ናቡከደነፆር ሕያው እንደሆነ፥ ሕያውም እንደ ሆነ፥ ሕያውም እንደ ሆነ፥ ሕያውም እንደ ሆነ፥ ሕያውም እንደ ሆነ፥ ሰዎች በአንተ ዘንድ ብቻ ሳይሆን፥ የዱር አራዊት፥ ከብቶችና የሰማይ ወፎችም በናቡከደነፆርና በቤቱ ሁሉ ሥር በኃይልህ ይኖራሉ። ዮዲት 11:7

ሁሉም ወጡ፥ በመኝታ ክፍሉም ውስጥ የቀረ አንድም አልነበረም፥ ታናሽም ሆነ ታላቅ። ከዚያም ዮዲት በአልጋው አጠገብ ቆማ በልቧ። አቤቱ፥ የኃያል አምላክ ሆይ፥ የኢየሩሳሌምን ክብር ለማየት የእጄን ሥራ ተመልከት አለች። ከዚያም በሩቅ የነበረችው ዮዲት በበሩ ላሉ ጠባቂዎች። ክፈት፥ አሁን በሩን ክፈት፤ እግዚአብሔር፥ አምላካችን ከእኛ ጋር ነው፥ በኢየሩሳሌምም ሠራዊቱንም በጠላት ላይ ያሳይ ዘንድ፥ ዛሬም እንዳደረገው ሁሉ፥ ኃይሉን ያሳይ ዘንድ፥ በኢየሩሳሌምም ሠራዊቱንም በጠላት ላይ ያሳይ ዘንድ። ስለዚህም እምነትህ ለዘላለም የእግዚአብሔርን ኃይል ከሚያስቡ ሰዎች ልብ አይጠፋም። ዮዲት 13:4,11,19

ጌታ ሆይ፥ ሁሉን ቻይ ንጉሥ ሆይ፥ ዓለም ሁሉ በአንተ ኃይል ነውና፥ እስራኤልንም ለማዳን ካዘዝህ ማንም ሊቃወምህ አይችልም፤ ከአስቴር 13:9 ጋር ተጨምሯል።

ጌታ ሆይ፥ በመከራችን ጊዜ ራስህን አስብ፥ የአሕዛብ ንጉሥ ሆይ፥ የኃይሉም ሁሉ ጌታ ሆይ፥ ድፍረትን ስጠኝ። ከአስቴር 14:12 ጋር ተጨማሪዎች

ከእግዚአብሔር የተለየ ጠማማ አሳብ ነውና፤ ኃይሉም ሲፈተን ሞኞችን ይገሥጻል። የሰሎሞን ጥበብ 1:3

ከእግዚአብሔር ኃይል ተሰጥቶሃልና፥ ከልዑልም ሥልጣን ተሰጥቶሃልና፤ ሥራህንም ይፈትሻል፥ ምክርህንም ይመረምራል። የሰሎሞን ጥበብ 6:3

ለሰው ደግ፣ ጽኑ፣ እርግጠኛ፣ ከጭንቀት የጸዳ፣ ሁሉን የሚችል፣ ሁሉን የሚቆጣጠር፣ ሁሉንም ነገር የሚቆጣጠር፣ ሁሉንም ማስተዋል የሚያልፍ፣ ንፁህና እጅግ ስውር መናፍስት። እሷ የእግዚአብሔር ኃይል እስትንፋስ እና ሁሉን ቻይ ከሆነው ክብር የሚፈስ ንፁህ ተጽዕኖ ናትና፤ ስለዚህ ምንም ርኩስ ነገር ሊወድቅባት አይችልም። እሷ የዘላለም ብርሃን ብሩህነት፣ የእግዚአብሔር ኃይል መስታወት፣ የቸርነቱም ምሳሌ ነችና። የሰሎሞን ጥበብ 7፡23፣25-26

ሁሉን ታውቃለችና ታስተውላለችና፤ በሥራዬም ትመራኛለች፥ በኃይሏም ትጠብቀኛለች። የሰሎሞን ጥበብ 9:11

ሁሉን እንዲገዛ ሥልጣን ሰጠው። የመንግሥቱንም በትረ መንግሥትና በጭቆናው ላይ ሥልጣን እስክታመጣለት ድረስ ታስሮ አልተወችውም፤ የከሰሱትንም ውሸተኞች መሆናቸውን አሳየቻቸው፤ የዘላለም ክብርንም ሰጠችው። የሰሎሞን ጥበብ 10፡2፣14

አዎን፣ ያለ እነዚህም ኃይል በአንድ ድምፅ ወደቁ፣ በበቀል ስደት ደርሶባቸዋል፣ በኃይልህም እስትንፋስ ተበተኑ፤ አንተ ግን ሁሉንም ነገር በልክ፣ በቁጥርና በክብደት አዘዝህ። በፈለግከው ጊዜ ሁሉ ታላቅ ኃይልህን ማሳየት ትችላለህና፤ የክንድህንም ኃይል የሚቋቋም ማን ነው? የሰሎሞን ጥበብ 11:20-21

እንግዲህ አንተ ጻድቅ ስለሆንክ፣ ሁሉንም ነገር በጽድቅ ታዛዛለህ፤ ቅጣት የማይገባውን ሰው ለመፍረድ ከኃይልህ ጋር የማይስማማ መስሎህ። ኃይልህ የጽድቅ መጀመሪያ ነውና፥ አንተም የሁሉ ጌታ ስለሆንህ፣ ለሁሉም ቸር እንድትሆን ታደርጋለህ። ሰዎች አንተ ሙሉ ኃይል እንዳለህ ባያምኑ ጊዜ፥ ኃይልህን ታሳያለህ፥ በሚያውቁትም መካከል ድፍረታቸውን ትገልጣለህ። አንተ ግን ኃይልህን የምትገዛ፥ በፍትሕ ትፈርዳለህ፥ በታላቅ ሞገስም ታዛዛለህ፤ በፈለግኸው ጊዜ ኃይልን ትጠቀምበታለህና። የሰሎሞን ጥበብ 12:15-18

ነገር ግን በኃይላቸውና በበጎነታቸው ቢደነቁ፥ የሠራቸው እርሱ ምን ያህል ኃያል እንደሆነ በእነርሱ ይረዱ። የሰሎሞን ጥበብ 13:4

የሚምሉት የእነርሱ ኃይል አይደለምና፤ ነገር ግን የኃጢአተኞችን ፍትሐዊ በቀል ሁልጊዜም የኃጢአተኞችን በደል የሚቀጣ ነው። የሰሎሞን ጥበብ 14:31

ኃጢአት ብንሠራ፥ ኃይልህን እናውቃለንና፥ ኃጢአት አንሠራም፤ ነገር ግን እኛ እንደ አንተ ተቈጥረን እንደ ሆንን እናውቃለንና። አንተን ማወቅ ፍጹም ጽድቅ ነውና፤ ኃይልህንም ማወቅ የዘላለም ሕይወት ሥር ነው። የሰሎሞን ጥበብ 15:2-3

የሕይወትና የሞት ኃይል አለህና፤ ወደ ሲኦል ደጆች ትመራለህ፥ ዳግመኛም ታወጣለህ። የሰሎሞን ጥበብ 16:13

በሌላ ጊዜ ደግሞ ከእሳቱ ኃይል በላይ በውሃ መካከል እንኳን ይቃጠላል፣ ይህም የፍትሃዊ ያልሆነች ምድርን ፍሬ ያጠፋል። የሰሎሞን ጥበብ 16:19

የእሳት ኃይል ሊያበራላቸው አይችልም፤ የከዋክብትም ደማቅ ነበልባል ያንን አስፈሪ ሌሊት ሊያበራላቸው አይችልም። የሰሎሞን ጥበብ 17:5

እሳቱ በውሃ ውስጥ ኃይል ነበረው፣ የራሱን በጎነት ረስቶአል፤ ውሃውም የራሱን የሚያጠፋ ተፈጥሮ ረሳ። የሰሎሞን ጥበብ 19:20

የእግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና፥ በትሑታንም ዘንድ የተከበረ ነውና። መክብብ 3:20

በፍጹም ልብህ ወደ እርስዋ ና። መንገዷንም በኃይልህ ጠብቅ። መክብብ 6:26

ከኃይልህ በላይ ዋስ አትሁን፤ ዋስ ከሆንክ ዋስህን መክፈልህን ተጠንቀቅ። መክብብ 8:13

ከመግደል ሥልጣን ካለው ሰው ራቅ፤ ስለዚህ የሞትን ፍርሃት አትጠራጠር፤ ወደ እርሱ ብትመጣም ሕይወትህን እንዳያጠፋብህ አትበድል፤ በወጥመዶች መካከል እንደምትሄድና በከተማም ግንብ ላይ እንደምትሄድ አስታውስ። መክብብ 9:13

የምድር ኃይል በእግዚአብሔር እጅ ነው፥ በጊዜውም ጠቃሚ የሆነን በላዩ ያስቀምጣል። መክብብ 10፡4

በሕይወትህ ሳለህ ከኃይልህ በላይ አትሸክም፤ ከአንተም የበለጠ ኃያልና ባለጠጋ ከሆነ ሰው ጋር ምንም ዓይነት ኅብረት አትፍጠር፤ ምክንያቱም ማንቆርቆሪያውና የሸክላው ማሰሮ እንዴት ይስማማሉ? አንዱ በሌላው ላይ ቢመታ ይሰበራል። መክብብ 13:2

የእግዚአብሔር ጥበብ ታላቅ ነውና፥ በኃይሉም ታላቅ ነውና፥ ሁሉን ይመለከታልና፤ መክብብ 15:18

እግዚአብሔር ፈርዖንን እንዳያውቀው፥ ኃይሉም ለዓለም እንዲታወቅ አጸናው። መክብብ 16:15

ጥቂት ቀናትንና አጭር ጊዜን ሰጣቸው፥ በእርሱም ባሉ ነገሮች ላይ ሥልጣን ሰጣቸው። የሰማይን ከፍታ ኃይል ያያል፤ ሰዎችም ሁሉ አፈርና አመድ ብቻ ናቸው። መክብብ 17:2,32

ዓለምን በእጁ የሚገዛ፥ ሁሉም ነገር ለፈቃዱ የሚገዛ እርሱ ነው፤ እርሱ የሁሉ ንጉሥ ነውና፥ በኃይሉም ቅዱሳንን ከርኩሳን የሚለይ። ሥራዎቹን ለማን ይናገር ዘንድ ሥልጣን ሰጠው? የከበረውንም ሥራ ማን ያውቃል? መክብብ 18:3-4

በሥልጣን ጉድለት ምክንያት ኃጢአት እንዳይሠራ ቢከለከልም፣ እድል ሲያገኝ ግን ክፉ ያደርጋል። መክብብ 19:28

በልዑል ጉባኤ ውስጥ አፏን ትከፍታለች፥ በኃይሉም ፊት ትታበያለች። በተወደደችው ከተማም እንዲሁ አሳርፎኛል፥ በኢየሩሳሌምም ኃይሌ ነበረ። መክብብ 24:2,11

ባልንጀራህን እንደ ኃይልህ እርዳ፤ አንተም በዚያ እንዳትወድቅ ተጠንቀቅ። መክብብ 29:20

ልጅህንና ሚስትህን፣ ወንድምህንና ወዳጅህን በሕይወትህ ሳለህ በአንተ ላይ ሥልጣን አትስጥ፥ ሀብትህንም ለሌላ አትስጥ፥ እንዳይጸጸትህ፥ አንተም ስለዚያ ነገር ዳግመኛ እንድትለምንለት። መክብብ 33:19

እጅህን በባዕድ አሕዛብ ላይ አንሣ፥ ኃይልህንም ያዩ። መክብብ 36:3

ጌታ ለክብሩ ሁሉን ቻይ የሆነው ጌታ ያጸናውን ድንቅ ሥራዎቹን ሁሉ እንዲያውጁ ለቅዱሳኑ ሥልጣን አልሰጣቸውም። መክብብ 42:17

በታላቅ ኃይሉ ደመናትን ያጸናል፥ የበረዶም ድንጋዮች ይሰበራሉ። እግዚአብሔር የሚያስፈራና እጅግ ታላቅ ነው፥ ኃይሉም ድንቅ ነው። መክብብ 43:15,29

እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ጀምሮ በታላቅ ኃይሉ በእነርሱ ታላቅ ክብርን አድርጓል። በመንግሥታቸው ላይ የገዙ፣ በኃይላቸው የታወቁ፣ በማስተዋላቸው ምክር የሚሰጡ፣ ትንቢት የሚናገሩ ሰዎች፡ መክብብ 44፡2-3

በታላቅ ኃይልም በበረዶ ድንጋይ ጦርነቱን በአሕዛብ ላይ በኃይል ጣለ፥ በቤትሆሮንም ሲወርድ የተቃወሙትን አጠፋ፥ አሕዛብም ኃይላቸውን ሁሉ እንዲያውቁ በእግዚአብሔር ፊት ተዋግቶ ኃያሉንም ስለተከተለ። መክብብ 46:6

ስለዚህ ኃይላቸውን ለሌሎች፣ ክብራቸውንም ለሌላ ሕዝብ ሰጠ። መክብብ 49:5

እንደ ሰውም ኃይል ገንዘብ አሰባሰቡ፤ ባሮክ 1:6

አሁንም፥ የእስራኤል አምላክ ሆይ፥ ሕዝብህን በብርቱ እጅና በረጅሙ ክንድ፥ በምልክቶችና በድንቆች፥ በታላቅ ኃይልም ከግብፅ ምድር ያወጣህ፥ ዛሬም እንደ ተባለው ስም ለራስህ ያገኘህ፥ ባሮክ 2:11

የአባቶቻችንን በደል አታስብ፤ ነገር ግን በዚህ ጊዜ ኃይልህንና ስምህን አስብ። ባሮክ 3:5

ልጆቼ ሆይ፥ አይዞአችሁ፥ ወደ እግዚአብሔርም ጩኹ፥ እርሱም ከጠላቶች ኃይልና እጅ ያድናችኋል። ባሮክ 4:21

ስለዚህ ኃይሉን የሚያሳይ ንጉሥ ወይም ባለቤቱ የሚጠቀምበት ቤት ውስጥ የሚገኝ ትርፋማ ዕቃ መሆን ከእንደዚህ አይነት የሐሰት አማልክት ይልቅ፤ ወይም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በውስጡ ለማስቀመጥ ቤት ውስጥ በር መሆን፤ ወይም በቤተ መንግሥት ውስጥ የእንጨት ምሰሶ መሆን ከእንደዚህ አይነት የሐሰት አማልክት ይልቅ። ከላይ የተላከው እሳት ኮረብቶችንና ጫካዎችን ለማቃጠል እንደታዘዘው ያደርጋል፤ ነገር ግን እነዚህ እንደነሱ አይደሉም፤ በታላቅነትም ሆነ በኃይል። የኤርምያስ ደብዳቤ 1:59,63

በኃይላቸውና በኃይላቸው ሁሉ ይፈሩ፥ ኃይላቸውም ይሰበራል፤ የእግዚአብሔር ኃይሎች ሁሉ ሆይ፥ እግዚአብሔርን ባርኩ፤ ለዘላለምም ከፍ ከፍ አድርጉት። የአዛርያ ጸሎት 1:21,39

ስለዚህ ንጉሡ ገደላቸው፥ ቤልንም ለዳንኤል እጅ አሳልፎ ሰጠው፥ እርሱም እርሱንና ቤተ መቅደሱን አጠፋ። ቤልና ዘንዶው 1:22

ጌታ ሆይ፥ የአባቶቻችን ሁሉን ቻይ አምላክ፥ አብርሃም፥ ይስሐቅና ያዕቆብ፥ ከጻድቃን ዘሮቻቸውም የሆንህ፥ ሰማይንና ምድርን ከጌጦቻቸው ሁሉ የፈጠርህ፥ በትእዛዝህ ቃል ባሕርን የዘጋህ፥ በፍርሃትና በክብር ስምህ የዘጋህ፥ ሰዎች ሁሉ የሚፈሩትና የሚንቀጠቀጡበት፥ የክብርህ ግርማ ሊሸከም የማይችል ነውና፤ በኃጢአተኞችም ላይ የሰጠኸው ቁጣ እጅግ አስፈላጊ ነው፤ ነገር ግን ምሕረት የተመላበት ቃልህ የማይለካና የማይመረመር ነው፤ አንተ እጅግ ርኅራኄ፥ ታጋሽም፥ እጅግ መሐሪ፥ ከሰዎችም ክፋት የተጸጸትህ ልዑል ጌታ ነህና። ጌታ ሆይ፥ አንተ እንደ ታላቅ ቸርነትህ ንስሐንና ይቅርታን ቃል ገብተሃል፥ ኃጢአተኞችም ይድኑ ዘንድ ንስሐን ሰጥተሃል፥ በቸርነትህም ይድኑ ዘንድ ንስሐን ሰጥተሃል። እንግዲህ፥ ጌታ ሆይ፥ የጻድቃን አምላክ የሆንህ፥ እንደ አብርሃምና እንደ ይስሐቅና እንደ ያዕቆብ ንስሐን ለጻድቃን አልሾምህም፤ ነገር ግን ኃጢአተኛ የሆንሁበትን ንስሐ ለእኔ ሾምኸኛል፤ ከባሕር አሸዋም ብዛት በላይ ኃጢአት ሠርቻለሁና። አቤቱ፥ መተላለፌ በዛ፥ በደሌም በዛ፥ የሰማይን ከፍታ ማየትና ማየት አይገባኝም፤ ከኃጢአቴ ብዛት የተነሣ ራሴን ማንሳትና መፈታት አልችልምና በብዙ የብረት ማሰሪያ ተጎንብሻለሁ፥ ቁጣህንም አስነሥቻለሁና በፊትህም ክፉ ነገር አድርጌአለሁና፤ ፈቃድህንም አላደረግሁም፥ ትእዛዛትህንም አልጠበቅሁም፥ ርኩሰትንም አድርጌአለሁ፥ በደሌንም አበዛሁ። እንግዲህ የልቤን ጉልበት እየሰገድሁ፥ ጸጋን እለምንሃለሁ። አቤቱ፥ ኃጢአት ሠርቻለሁ፥ በደሌንም አውቃለሁ፤ ስለዚህ፥ በትሕትና እለምንሃለሁ፥ አቤቱ፥ ይቅር በለኝ፥ በኃጢአቴም አታጥፋኝ። ክፉን ስለ እኔ በመጠበቅ ለዘላለም አትቆጣኝ፥ በምድርም ታችኛ ክፍል ላይ አትፍረድብኝ። አንተ እግዚአብሔር አምላክ ነህና፥ የንስሐ አምላክም ነህና፤ በእኔም ውስጥ ቸርነትህን ሁሉ ታሳያለህ፤ እንደ ታላቅ ምሕረትህ መጠን የማይገባኝን ታድነኛለህና። ስለዚህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ለዘላለም አመሰግንሃለሁ፤ የሰማይ ኃይሎች ሁሉ ያመሰግኑሃልና፤ ክብርም ለዘላለም የአንተ ነው። አሜን። የምናሴ ጸሎት

በኃይላቸውም ሁሉ ወጥተው በሜዳው ውስጥ በኤማሁስ አጠገብ ሰፈሩ። የገጠር ነጋዴዎችም ዝናቸውን በሰሙ ጊዜ ብዙ ብርና ወርቅ ከአገልጋዮች ጋር ወሰዱ፥ የእስራኤልንም ልጆች ለባርነት ሊገዙ ወደ ሰፈሩ መጡ፤ የሶርያና የፍልስጥኤማውያንም ምድር ሠራዊት ከእነርሱ ጋር ተባባሉ። 1ኛ መቃብ 3፥40-41

ይህንን ሠራዊት በሕዝብህ በእስራኤል እጅ አቁም፤ በኃይላቸውና በፈረሰኞቻቸውም ይፈሩ፤ 1ኛ መቃብ 4:31

ከዚያም ወደ አሞን ልጆች አለፈ፤ በዚያም ጢሞቴዎስን ከሻለቃቸው ጋር ታላቅ ኃይልንና ብዙ ሕዝብን አገኘ። 1ኛ መቃብ 5:6

ሉስዮስም በመጀመሪያ በታላቅ ኃይል የወጣው ከአይሁድ ተባረረ፤ ከሠራዊቱ ባገኙት የጦር ትጥቅና ኃይል እንዲሁም ከፈረሱት ምርኮ ብርቱዎች እንደነበሩ በራሴ አሰብሁ፤ እኔም በራሴ እንዲህ አልኩኝ፡- “በምን መከራ ውስጥ

እንደገባሁና አሁን ባለሁበት ምን ያህል የመከራ ጎርፍ እንደ ሆነ! በኃይሌ ባለጸጋና የተወደድሁ ነበርና።” 1ኛ መቃብያን 6፡6፣11

እነርሱም ሄዱ፥ በታላቅ ኃይልም ወደ ይሁዳ ምድር መጡ፥ በዚያም ወደ ይሁዳና ወደ ወንድሞቹ በተንኮል በተሞላ ቃል መልእክተኞችን ላኩ። ነገር ግን በታላቅ ኃይል እንደመጡ አይተዋልና ቃላቸውን አልሰሙም። 1ኛ መቃብያን 7፡10-11

ከዚያም አገሩን ለአልሲሞስ አደራ ሰጠው፤ የሚረዳውም ኃይል ከእርሱ ጋር ተወ፤ ስለዚህ ባኪዴስ ወደ ንጉሡ ሄደ። የይሁዳን ምድር ከያዙ በኋላ በእስራኤል ላይ ብዙ ጉዳት ያደረሱትን ሕዝቡን የሚያስጨንቁ ሁሉ ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። 1ኛ መቃብያን 7፡20፣22

ባኪዴስም ይህን በሰማ ጊዜ በሰንበት ቀን በታላቅ ኃይል ወደ ዮርዳኖስ ዳርቻ መጣ። 1ኛ መቃብ 9፡43

አንተ ታላቅ ኃይል ያለህና ወዳጆችን ልትሆን የተገባህ ሰው እንደሆንክ ስለ አንተ ሰምተናል። 1ኛ መቃብ 10:19

አንተ ብቻህን በእኛ ላይ ትነሣለህ፥ ስለ አንተም እሳለቅብሃለሁ፥ እሰደባለሁም፤ በተራሮችም ላይ ኃይልህን ለምን ትመካለህ? እንግዲህ በኃይልህ ብትታመን፥ ወደ ሜዳ ውረድ፥ በዚያም ነገሩን አብረን እንፈትን፤ የከተሞች ኃይል ከእኔ ጋር ነውና። ስለዚህ አሁን በሜዳ ውስጥ ፈረሰኞችንና እጅግ ታላቅ ኃይልን መቋቋም አትችልም፤ ድንጋይም ሆነ ድንጋይ፥ የሚሸሸበትም ስፍራ የለም። 1ኛ መቃብ 10፥70-71,73

አሌክሳንደር ግን ይህን በሰማ ጊዜ ሊዋጋው መጣ፤ ንጉሥ ቶለሚም ሰራዊቱን አወጣና በታላቅ ኃይል ተገናኘውና ሸሸቶ ሸሸው። 1ኛ መቃብ 11፡15

ዮናታንም የድሜጥሮስ መኳንንት በገሊላ ወደሚገኘው ቃዴስ በታላቅ ኃይል መጥተው ከአገሩ ሊያባርሩት እንዳሰቡ በሰማ ጊዜ፥ 1ኛ መቃብያን 11፥63

የአቤሴሎምን ልጅ ዮናታንን ከእርሱም ጋር ታላቅ ሠራዊት ወደ ኢዮጴ ላከ፤ እርሱም በዚያ የነበሩትን አስወጣ። ትራይፎንም በታላቅ ኃይል ከቶሌማዎስ ወጣ፤ የይሁዳንም ምድር ለመውረር ዮናታንም ከእርሱ ጋር በግዞት ነበረ። 1ኛ መቃብ 13፡11-12

እርሱም በመናፍስት ጌታና በኃይል ሁሉ አለቃ በግምጃ ቤቱ ዙሪያ ከጠባቂው ጋር ቆሞ ሳለ ታላቅ መገለጥ አደረገ፤ ስለዚህም ከእርሱ ጋር ሊገቡ የገመቱ ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይል ተደነቁ፥ ደነገጡም፥ እጅግም ፈሩ። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ በታላቅ ባቡርና በሙሉ ጠባቂው ወደዚያ ግምጃ ቤት የመጣው፥ በጦር መሣሪያው ራሱን ማዳን ስላልቻሉ ወሰዱት፤ የእግዚአብሔርንም ኃይል በግልጽ አወቁ። ከሰማይም እንደ ተገረፍህ አይተው፥ የእግዚአብሔርንም ታላቅ ኃይል ለሰዎች ሁሉ ንገራቸው። እነዚህንም ቃላት በተናገሩ ጊዜ ከእንግዲህ ወዲህ አልታዩም። ጠላት ወይም ከዳተኛ ካለህ፥ ወደዚያ ስደደው፥ በሕይወቱም ቢያመልጥ በመልካም ተገርፈህ ትቀበላለህ፤ በዚያ ስፍራ የእግዚአብሔር ልዩ ኃይል አለና፤ 2ኛ መቃብያን 3፡24፣28፣34፣38

ነገር ግን በንጉሡ ፊት በቀረበ ጊዜ፣ የኃይሉን ግርማ ሞገስ ስላሳየ ካከበረው በኋላ፣ ከጄሰን የበለጠ በሦስት መቶ መክሊት ብር በማቅረብ ክህነትን ለራሱ ተቀበለ። ስለዚህም ሚኒላዎስ በሥልጣን ላይ ቆየ፣ በክፋት እየጨመረና ለዜጎችም ታላቅ ከዳተኛ ሆነ። 2ኛ መቃብ 4፡24፣50

ከዚያም ወደ ንጉሡ ተመለከተና፡- በሰዎች ላይ ሥልጣን አለህ፥ አንተ የምትጠፋ ነህ፥ የወደድኸውን ታደርጋለህ፤ ነገር ግን ሕዝባችን በእግዚአብሔር የተተወች እንደ ሆነ አታስብ፤ ነገር ግን ጥቂት ጊዜ ቆይ፥ አንተንና ዘርህንም እንዴት እንደሚያሠቃይ ታላቁን ኃይሉን ተመልከት አለው። 2ኛ መቃብያን 7፡16-17

ስለዚህም ከዚህ በፊት የባሕርን ማዕበል ሊያዝዝ አስቦ ነበር (ከሰው ሁኔታ በላይ ስለነበረው) እና ረጃጅም ተራሮችን በሚዛን ሊመዝን የቻለው አሁን መሬት ላይ ተወረወረ፣ በፈረስ ቆፍሮ ተሸክሞ የእግዚአብሔርን ግልጽ ኃይል ሁሉ እያሳየ። አዎን፣ እርሱም ራሱ አይሁዳዊ እንደሚሆን፣ በሚኖሩበት ዓለም ሁሉ እንደሚያልፍና የእግዚአብሔርን ኃይል እንደሚያውጅ። 2ኛ መቃብያን 9፡8፣17

የእግዚአብሔርን ኃይል በፍፁም ሳናስብ በአስር ሺህ እግረኞች፣ በሺዎች በሚቆጠሩ ፈረሰኞቹና በሰማንያ ዝሆኖቹ ተነፈሰ። 2ኛ መቃብያን 11፡4

ነገር ግን ይሁዳና ጓደኞቹ በኃይሉ የጠላቶቹን ኃይል የሚሰብር ሁሉን ቻይ የሆነውን አምላክ በጠሩ ጊዜ ከተማይቱን ድል አደረጉ፥ ከውስጥም የነበሩትን ሃያ አምስት ሺህ ገደሉ፥ 2ኛ መቃብ 12፡28

በ149ኛው ዓመት አንታይከስ ኤውፓተር በታላቅ ኃይል ወደ ይሁዳ እንደሚመጣ ለይሁዳ ተነገረው፤ ከእርሱም ጋር ሉስያስ የተባለው ጠባቂውና የነገሮቹ ገዥ ነበር፤ ከሁለቱም የግሪክ ወታደሮች መቶ አስር ሺህ፣ አምስት ሺህ ፈረሰኞች፣ ሁለት ሺህ ዝሆኖችና መንጠቆ የታጠቁ ሦስት መቶ ሠረገላዎች ነበሩት። 2ኛ መቃብያን 13፡1-2

ከሦስት ዓመት በኋላ የሴሉኮስ ልጅ ድሜጥሮስ በታላቅ ኃይልና በባህር ኃይል ወደ ትሪፖሊስ እንደገባ ይሁዳ ተነገረው፤ 2ኛ መቃብያን 14፡1

ኒቃሮናንም እንዲሁ አደረገ፤ ከዚያን ጊዜ ጀምሮም የዕብራውያን ሕዝብ ከተማዋን በሥልጣናቸው ያዙ። እኔም እጨርሳለሁ። 2ኛ መቃብያን 15:37

# ሄኖክ

አንተ ሁሉን ፈጥረሃል፥ አንተም በሁሉ ላይ ሥልጣን አለህ፤ ሁሉ በፊትህ የተራቆተና የተገለጠ ነው፤ አንተም ሁሉን ታያለህ፥ ከአንተም የሚሰወር ምንም የለም። ሄኖክ 9:5

የጥበብን ቃል የመረዳት ኃይል ለሰው እንደፈጠረና እንደሰጠ፣ እኔንም ፈጠረኝ፤ የሰማይ ልጆች የሆኑትን ጠባቂዎችን የመገሠጽ ኃይልም ሰጠኝ። ሄኖክ 14:3

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ምድርን የሚወርሱ ከእንግዲህ ወዲህ ኃያላንና ከፍ ከፍ አይሉም፤ የቅዱሳንንም ፊት ማየት አይችሉም፤ የመናፍስት ጌታ ብርሃኑን በቅዱሳን፣ በጻድቃንና በተመረጡት ፊት ላይ አብርቷልና። ሄኖክ 38:4

እንዲህም አለኝ፡- ይህ የመጀመሪያው ሚካኤል ነው፤ መሐሪና ታጋሽ ነው፤ ሁለተኛውም በሰው ልጆች ደዌና ቁስል ሁሉ ላይ የተሾመው ራፋኤል ነው፤ ሦስተኛውም በሥልጣን ሁሉ ላይ የተሾመው ገብርኤል ነው፤ አራተኛውም የዘላለምን ሕይወት ለሚወርሱ ሰዎች ተስፋ ንስሐን በተመለከተ የተሾመው ፋኑኤል ይባላል። እነዚህም የመናፍስት ጌታ አራቱ መላእክትና በዚያ ዘመን የሰማኋቸው አራት ድምፆች ናቸው። ሄኖክ 40:9

መልአክ አይከለክልም፤ ሊያደናቅፈውም የሚችል ኃይል የለምና፤ ለሁሉም ፈራጅ ይሾማልና፥ ሁሉንም በፊቱ ይፈርዳል። ሄኖክ 41:9

እነዚህም በሰማይ ከዋክብት ላይ የሚፈርዱ ናቸው፥ እጃቸውንም በልዑል ላይ የሚያነሡ፥ በምድርም ላይ የሚረግጡ፥ በእርስዋም የሚኖሩ ናቸው። ሥራቸውም ሁሉ ዓመፃን ያሳያል፥ ኃይላቸውም በባለጠግነታቸው ላይ ነው፤ እምነታቸውም በእጃቸው በሠሩት አማልክት ላይ ነው፤ የመናፍስትንም ጌታ ስም ይክዳሉ፥ ሄኖክ 46:7

ዓይኖችህ ያዩአቸውም እነዚህ ተራሮች፤ የብረት ተራራ፥ የናስ ተራራ፥ የብር ተራራ፥ የወርቅ ተራራ፥ የለስላሳ ብረት ተራራ፥ የእርሳስ ተራራ፤ እነዚህ ሁሉ በተመረጠው ፊት እንደ ሰም ይሆናሉ፥ በእሳት ፊት፥ ከላይም በእነዚያ ተራሮች ላይ እንደሚፈስስ ውሃ፥ በእግሮቹም ፊት ኃይል የላቸውም። ሄኖክ 52:6

የመናፍስት ጌታ ለጽድቅ ሕግ ለማይሰግዱ፥ ጽድቅንም ለሚክዱ፥ ስሙንም በከንቱ ለሚጠሩት ያዘጋጀው ቀን፥ ኃይልም፥ ቅጣትም፥ ፍርድም በሚመጣበት ጊዜ፥ ያ ቀን ለተመረጡት ቃል ኪዳን፥ ለኃጢአተኞች ግን ምርመራ ተዘጋጅቶአል። ሄኖክ 60:5

የነፋስ ክፍሎች፣ ነፋሶች እንዴት እንደሚከፈሉ፣ እንዴት እንደሚመዘኑ፣ የነፋሶችም ደጃፎች እንዴት እንደሚቆጠሩ፣ እያንዳንዱ እንደ ነፋሱ ኃይል፣ የጨረቃም መብራቶች ኃይል፣ እና እንደ ተገቢው ኃይል፣ የከዋክብትም መለያየት በስማቸው፣ እና ሁሉም መለያየት እንዴት እንደሚከፈል። ሄኖክ 60:12

መብረቅ ሲበራ፣ ነጎድጓዱ ድምፁን ያሰማል፣ መንፈሱም በጩኸት ጊዜ ቆም ብሎ በመካከላቸው እኩል ይከፋፈላል፤ ምክንያቱም የክምችታቸው ግምጃ ቤት እንደ አሸዋ ነውና፣ እያንዳንዳቸውም ሲለጠጡ በልጓም ተይዘው በመንፈስ ኃይል ወደ ኋላ ይመለሳሉ፣ በምድርም ማዕዘኖች መሠረት ወደፊት ይገፋሉ። ሄኖክ 60:15

በሰማይ የሚኖሩ ሁሉ ትእዛዝና ኃይል አንድ ድምፅም እንደ እሳትም አንድ ብርሃን ተቀበሉ። ሄኖክ 61:6

የሰማያትንም ሠራዊት ሁሉ፥ በላይ ያሉትንም ቅዱሳን ሁሉ፥ የእግዚአብሔርንም ሠራዊት፥ ኪሩቢኮችን፥ ሱራፊንንና አፋኒንንም፥ የኃያላን መላእክትንም፥ የገዦችንም መላእክት ሁሉ፥ የተመረጡትንም፥ በምድርም በውኃም ላይ ያሉትን ሌሎች ኃያላን ይጠራል። ሄኖክ 61:10

በሚስጥርም ሁሉ ኃይልህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ ድንቅ ነው፤ ክብርህም ለዘላለም ነው፤ ሚስጥሮችህ ሁሉ ጥልቅ ናቸው፤ ስፍር ቁጥር የሌላቸውም ናቸው፤ ጽድቅህም ከቁጥር የማይገባ ነው። ሄኖክ 63:3

በምድር ላይ ስለሚኖሩት ሰዎች የመላእክትን ምስጢር ሁሉ፣ የሰይጣንንም ዓመፅ ሁሉ፣ እጅግ ሚስጥራዊ የሆኑትንም ኃይሎቻቸውን ሁሉ፣ የአስማትንም ኃይል ሁሉ፣ የጥንቆላንም ኃይል፣ ለምድርም ሁሉ የቀለጡ ምስሎችን የሚሠሩትን ኃይል፣ የእግዚአብሔርም ትእዛዝ ወጥቶአል፤ ሄኖክ 65:6

ከዚያም በኋላ በምድር ላይ በሚኖሩና በሚኖሩ ሁሉ ላይ ፍርድንና ጥፋትን ለማምጣት የሚመጡትን የቅጣት መላእክት አሳየኝ። የመናፍስት ጌታም የሚወጡትን መላእክት ውኃውን እንዳያስነሱ ነገር ግን እንዳይገቱ አዘዘ፤ እነዚህ መላእክት በውሃ ላይ ሥልጣን ላይ ነበሩና። ሄኖክ 66:1-2

በዚያም ቀን ሚካኤል ለሩፋኤል እንዲህ ሲል መለሰለት፡- የመንፈስ ኃይል የምሥጢር ፍርድን ከባድነትና የመላእክት ፍርድን ያንቀሳቅሰኛል፤ የተፈፀመውንና ከዚህ በፊት የሚቀልጡትን ከባድ ፍርድ ማን ሊቋቋም ይችላል? ሄኖክ 68:2

ሰዎች ልክ እንደ መላእክት ተፈጥረዋልና፥ ንፁህና ጻድቅ ሆነው እንዲቀጥሉ ነው፤ ሁሉን የሚያጠፋ ሞትም ሊይዛቸው አይችልም ነበር፤ ነገር ግን በዚህ እውቀታቸው ይጠፋሉ፥ በዚህም ኃይል ይበላኛል። ሄኖክ 69:11

የዚህ መሐላ ኃይል ይህ ነው፥ ኃይለኛና ጠንካራ ነውና፥ ይህንንም መሐላ አኬን በሚካኤል እጅ አስቀመጠው። ሄኖክ 69:15

እነዚህም ሁሉ በመናፍስት ጌታ ፊት አምነው ያመሰግኑታል፥ በኃይላቸውም ሁሉ ያከብራሉ፥ ምግባቸውም በምስጋና ሁሉ ነው፤ የመናፍስት ጌታን ስም ለዘላለም ያመሰግናሉ፥ ያከብራሉም፥ ያወድሳሉም። ሄኖክ 69:24

በግምባሬም ተደፋሁ፥ ሰውነቴም ሁሉ ዘና አለ፥ መንፈሴም ተለወጠ፤ በታላቅ ድምፅም ጮህኩ፥ በኃይልም መንፈስ፥ በተባረከ፥ በተከበረ፥ በተመሰገነ፥ በተመሰገነ፥ በታላቅ ድምፅም ጮህኩ። ሄኖክ 71:11

በሰማይም በሌሊትና በቀን ላይ ብርሃኑን ለሰዎች ብርሃን እንዲሰጥ፥ ፀሐይን፣ ጨረቃንና ከዋክብትን፥ በክብ ሠረገሎቻቸውም የሚዞሩትን የሰማይ ኃይሎች ሁሉ እንዲያበራ ያደርጋል። ሄኖክ 82:8

ጌታ ሆይ፥ ንጉሥ ሆይ፥ በታላቅነትህ ታላቅና ኃያል፥ የሰማይ ፍጥረት ሁሉ ጌታ፥ የነገሥታት ንጉሥና የዓለም ሁሉ አምላክ የተባረክህ ነህ። ኃይልህና መንግሥትህና ታላቅነትህም ለዘላለም ጸንተው ይኖራሉ፥ ለትውልዶችም ሁሉ ግዛትህ ነው፤ ሰማያትም ሁሉ ለዘላለም ዙፋንህ ናቸው፥ ምድርም ሁሉ ለዘላለም የእግርህ መረገጫ ናቸው። ሄኖክ 84:2

ከዚያም ተኵላዎችን አየሁ፤ በጎቹም በጉልበታቸው እጅግ ሲጨቁኑ አየሁ፤ በጎቹም ጮኹ። በጎቹም ከተኵላዎቹ መካከል እስኪወጡ ድረስ አየሁ፤ ነገር ግን የተኵላዎቹ ዓይኖች ተታወሩ፤ እነዚያም ተኵላዎች በጎቹን በሙሉ ኃይላቸው ለማሳደድ ሄዱ። ሄኖክ 89:19,21

እነዚያም በጎች አደጉና ተባዙ፤ ውሾችና ቀበሮዎች የዱር አሳማዎችም ሁሉ ፈሩና ከፊቱ ሸሹ፤ ያ በግም አውሬዎችን ገደለና ገደለ፤ እነዚያም የዱር አራዊት በጎች መካከል ኃይል አልነበራቸውም፤ ከእንግዲህም ምንም አልዘረፉም። ያ አውራ በግ ብዙ በጎችን ወለደና ተኛ፤ ትንሹም በግ በፋንታው አውራ በግ ሆነ፤ የእነዚያም በጎች አለቃና መሪ ሆነ። ሄኖክ 89:49

እኔም በሙሉ ኃይሌ ጮክ ብዬ መጮህ ጀመርኩ፤ የበጎቹን ጌታ ልለምን፤ በጎችም በዱር አራዊት ሁሉ እንደበሉ ለእርሱ ልመሰክር። ሄኖክ 89:57

እነዚያም ቁራዎች ተዋጉትና ተዋጉት፤ ቀንዱንም ዝቅ ለማድረግ ፈለጉ፤ ነገር ግን በእርሱ ላይ ኃይል አልነበራቸውም። ሄኖክ 90:12

የመጀመሪያው ሰማይ ያልፋልና፥ አዲስ ሰማይም ይታያል፥ የሰማይም ኃይላት ሁሉ ሰባት እጥፍ ብርሃን ይሰጣሉ። ሄኖክ 91:16

ለጻድቃን ቸር ይሆናል፥ የዘላለምንም ቅንነት ይሰጠዋል፥ በጎነትንና ጽድቅን ይለብሰው ዘንድ ኃይልን ይሰጠዋል፤ በዘላለምም ብርሃን ይመላለሳል። ሄኖክ 92:4

ወንዶች ከሴት ይልቅ ብዙ ጌጥን ይለብሳሉ፤ ከድንግልም ይልቅ ባለቀለም ልብስን ይለብሳሉ፤ በንጉሣዊነትና በክብር በብርና በወርቅ በሐምራዊም በክብርና በምግብም እንደ ውሃ ይፈስሳሉ። ሄኖክ 98:2

# ጃሸር

መቶ ሠላሳ ነገሥታትንና መሳፍንትንም በአንድነት ሰበሰቡ፥ ሄኖክንም በላያቸው አነገሡት፤ ሁሉም በኃይሉና በእዝኑ ሥር ነበሩ። ያዕ 3፡10

እግዚአብሔርም በመርከቧ ዙሪያ የቆሙትን አራዊትና እንስሳት ሁሉ ላከ፤ አራዊቱም አሸነፉአቸው፥ ከዚያም አባረሯቸው፤ ሰውም ሁሉ መንገዱን ቀጠለ፥ በምድርም ላይ ተበተኑ። ያዕ 6:25

ናምሩድም የአርባ ዓመት ልጅ በነበረ ጊዜ በዚያን ጊዜ በወንድሞቹና በያፌት ልጆች መካከል ጦርነት ሆነ፤ በጠላቶቻቸውም እጅ ወደቀ። ያሼር 7:34

አሕዛብና ቋንቋዎችም ሁሉ ስለ ዝናው ሰሙ፤ ወደ እርሱም ተሰበሰቡ፥ ወደ ምድርም ሰገዱ፥ መሥዋዕትንም አቀረቡለት፤ እርሱም ጌታቸውና ንጉሣቸው ሆነ፤ ሁሉም ከእርሱ ጋር በሰናዖር ከተማ ተቀመጡ፤ ናምሩድም በምድር ላይ በኖኅ ልጆች ሁሉ ላይ ነገሠ፤ ሁሉም በኃይሉና በምክሩ ሥር ነበሩ። ያሸር 7:45

ባሪያዎችህም ባየነው እይታ ተደንቀው እጅግ ፈሩ፥ እኛም ፍርዳችንን ፈጸምን፥ ይህ ነገር ለታራ ለሚወለደው ልጅ እንደ ሆነ በጥበባችን አወቅን፤ እርሱም ያድጋል፥ እጅግም ይበዛል፥ ይበረታልም፥ የምድርንም ነገሥታት ሁሉ ይገድላል፥ እርሱና ዘሩም ለዘላለም ምድራቸውን ሁሉ ይወርሳሉ። ያሸር 8:11

ታራም የንጉሡ ቍጣ በእርሱ ላይ እንደ ነደደ ባየ ጊዜ ለንጉሡ እንዲህ ሲል መለሰለት፡- ያለኝ ሁሉ በንጉሡ እጅ ነው፤ ንጉሡም በባሪያው ላይ ሊያደርግ የሚሻውን ሁሉ ያድርግ፤ ልጄም ቢሆን፥ እርሱና ከእርሱ የሚበልጡት ሁለቱ ወንድሞቹ በንጉሡ እጅ ናቸው፥ በእርሱም ምትክ ዋጋ የላቸውም። ያሸር 8፡28

በእነዚህ አማልክት ውስጥ የነገርከኝን ሁሉ የሚያደርግ መንፈስ፣ ነፍስ ወይስ ኃይል አለ? እንጨትና ድንጋይ አይደሉምን? እኔ ራሴ አልፈጠርኳቸውምን? ከእነርሱ ጋር የነበረው ታላቁ አምላክ እንደ መታባቸው እያልክ እንዲህ ያለ ውሸት መናገር ትችላለህን? አንተ ነህ መቅደዱን በእጁ አስቀመጥህ፥ ከዚያም ሁሉንም ገደለ ብለህ። አብራምም ለአባቱ መለሰ፥ እንዲህም አለው። እንግዲህ ምንም ለማድረግ ኃይል የሌላቸውን እነዚህን ጣዖታት እንዴት ታገለግላለህ? አንተ የምትታመንባቸው ጣዖታት ሊያድኑህ ይችላሉን? አንተ ስትጠራቸው ጸሎትህን ሊሰሙ ይችላሉን? ከጠላቶችህ እጅ ያድኑሃልን? ወይስ ከጠላቶችህ ጋር ስለ አንተ ጦርነት ይዋጋሉ፥ የማይናገሩትንም ሆነ የማይሰሙትን እንጨትና ድንጋይ ታገለግላለህን? ያሸር 11፥42-43

ንጉሡም አብራምን። እንደ ተናገርኸው የመናገርና የመብላትና የማድረግ ሥልጣን አላቸውን? አለው። አብራምም ለንጉሡ እንዲህ ሲል መለሰለት። ኃይል ከሌለስ ለምን ታገለግላቸዋለህ? የሰው ልጆችንም በከንቱ ታስታቸዋለህ? ታገለግላቸው ዘንድ ታድናለህ ወይስ ትንሽም ትልቅም ነገር ሊያደርጉህ ይችላሉ ብለህ ታስባለህን? የፈጠረህንና በማን ኃይል ሊገድልና ሊያድን የቻለውን የአጽናፈ ዓለሙን አምላክ ለምን አታስተውልም? ያሸር 11፡54-55

አብራምም ንጉሡን አለው። እኔ የምታመንበትና ሁሉን የሚችል የሰማይና የምድር አምላክ፥ አንተ ከጣልከኝ እሳት አዳነኝ። ያሼር 12:35

አብራም በከነዓን ምድር በኖረ በአምስተኛው ዓመት የሰዶምና የገሞራ ሰዎች የሜዳውም ከተሞች ሁሉ ከኤላም ንጉሥ ከኮዶርላኦምር እጅ ተነሣ፤ የሜዳውም ከተሞች ነገሥታት ሁሉ ለኮዶርላኦምር አሥራ ሁለት ዓመት አገልግለው ነበርና፥ ዓመታዊ ግብርም ይሰጡት ነበር፤ ነገር ግን በአሥራ ሦስተኛው ዓመት በዚያ ዘመን በእርሱ ላይ አመፁ። ያዘር 13:11

እግዚአብሔርም የሦራን ቃል ሰማ፥ እግዚአብሔርም ሦራን ከፈርዖን እጅ ለማዳን መልአክን ላከ። ያሸር 15:19

በዚያን ጊዜ የኤላም ንጉሥ ኬዶርላኦምር ወደ አጎራባች ነገሥታት ሁሉ፣ በወቅቱ በሥልጣኑ ሥር ለነበረው ለሺናር ንጉሥ ለናምሩድ፣ ለጎይም ንጉሥ ለቲዳልና ለኤላሳር ንጉሥ ለአርዮክ፣ ከእነርሱም ጋር ቃል ኪዳን አደረገ፤ እንዲህም አለ። የሰዶምን ከተሞችና የሚኖሩባትን ሁሉ በእነዚህ አሥራ ሦስት ዓመታት አምፀውብኛልና ወደ እኔ ውጡና እርዱኝ ብሎ ቃል ኪዳን አደረገ። ያሸር 16:1

አብርሃምም ሰይጣንን አሁንም ገሠጸው፤ ሰይጣንም ከእነርሱ ወጣ፤ ሊያሸንፋቸውም እንደማይችል ስላየ ከእነርሱ ተሸሸገ፤ በመንገድም ሄደና በፊታቸው አለፈ፤ በመንገድም ላይ ወደ ትልቅ የውሃ ምንጭ ተለወጠ፤ አብርሃምና ይስሐቅም ሁለቱ ወጣቶቹም ወደዚያ ቦታ ደረሱ፤ እንደ ታላቅ ውሃም ታላቅና ኃይለኛ የሆነ ወንዝ አዩ።

በሚሰግዱበትም ጊዜ፣ በሚጠይቁት ነገር ሁሉ፣ በውስጡ በተጻፈው ስም ኃይል ይነግራቸዋል። ያሼር 31:42

የታፕናክ ንጉሥ ያሱብ ስለዚህ ጉዳይ ከአማካሪዎቹ ጋር ተማከረ፤ አማካሪዎቹም “በመላው ከተማ ይህን ሥራ ለመሥራት ኃያላን መሆን አለባቸውና አንተ ብቻህን በዕብራውያን ላይ አትሸነፍም” አሉት። ያሸር 34:44

ልጆቼንና አገልጋዮቻቸውንም በብርቱ እጅህና በተዘረጋ ክንድህ አድናቸው፤ ይህን ሁሉ ለማድረግ ኃይልና ኃይል በእጅህ ነውና። የያዕቆብም ልጆችና አገልጋዮቻቸው ወደ እነዚህ ነገሥታት ሄዱ፥ በእግዚአብሔርም አምላካቸው ታመኑ፤ ሲሄዱም አባታቸው ያዕቆብ ወደ እግዚአብሔር ጸለየና፦ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፥ ከጥንት ጀምሮ ከዚያ እስከ ዛሬና ለዘላለም የነገሠ፥ ኃያልና ከፍ ያለ አምላክ ሆይ፥ አንተ ነህ፤ ጦርነቶችን የምታስነሣና የምታስቆማቸው አንተ ነህ፤ ከፍ ከፍ የማደርግና የማዋረድ ኃይልና ኃይል በእጅህ ነው፤ በልጆቼ ፍርሃት የእነዚህን ነገሥታትና የሕዝባቸውን ልብ ለማስደመም፥ እነርሱንና ሰፈሮቻቸውንም ለማስፈራራት፥ በታላቅ ቸርነትህም የሚታመኑትን ሁሉ ታድናቸው ዘንድ ጸሎቴ በፊትህ የተወደደ ይሁን፤ አንተ ሰዎችን ከእኛ በታች ታደርጋለህ፥ አሕዛብንም ከኃይላችን በታች ታደርጋለህና። ያሸር 34:68-70

ያዕቆብም ስለ ልጆቹ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ እጆቹንም ወደ እግዚአብሔር ዘረጋ፥ እንዲህም አለ። እግዚአብሔር ሆይ፥ አንተ ሁሉን ቻይ አምላክ ነህ፥ አንተ አባታችን ነህ፥ አንተ ፈጠርኸን፥ እኛም የእጅህ ሥራ ነን፤ ልጆቼን በቸርነትህ ታድናቸው ዘንድ እለምንሃለሁ፤ ዛሬ ከእነርሱ ጋር ለመዋጋት ከእጃቸውም ለማዳን መጥተዋልና፥ ከብዙዎች እጅ ታድናቸዋለህና። ያሸር 37:14

ያሱብና ሠራዊቱ ሁሉ ወደ ይሁዳ ቀረቡ፥ እርሱም እጅግ ብርቱና ኃይለኛ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ነበር፤ ያሱብም እጅግ ጽኑ ሰው ነበረ፥ ከራስ እስከ እግር ብረትና ናስ የተለበጠ ነበር። ያሱብ 37:28

የሴሎ ንጉሥ ኢሁሪ ሲሞት፣ የቀሩት አራቱ ነገሥታት ከሌሎቹ አለቆች ጋር ከቦታቸው ሸሹ፣ እናም “ከእኛ የሚበልጡትን ሦስቱን ነገሥታትና አለቆቻቸውን ከገደሉ በኋላ ከዕብራውያን ጋር ምንም ጥንካሬ የለንም፤” ብለው ለማፈግፈግ ሞከሩ። ያሸር 38:2

ሌዊም የጽኑዕ ሰው ሰይፍ በእጁ ይዞ ከሰውየው እጅ ወሰደው፥ በእርሱም የኃያሉን ሰው ራስ መታ፥ ራሱንም ቆረጠ። አሥራ አንድ ሰዎችም ከሌዊ ጋር ሊዋጉ ቀረቡ፥ ከእነርሱም አንዱ እንደ ሞተ፥ የያዕቆብም ልጆች እንደተዋጉ አይተው ነበርና፥ የያዕቆብም ልጆች ሊያሸንፏቸው አልቻሉም፥ እነዚያ ሰዎች እጅግ ኃያላን ነበሩና። የያዕቆብም ልጆች ሊያሸንፏቸው እንዳልቻሉ ባዩ ጊዜ ስምዖን እጅግ ታላቅ ጩኸት ተናገረ፥ አሥራ አንዱም ኃያላን ሰዎች በስምዖን ጩኸት ድምፅ ደነገጡ። ይሁዳም ከሩቅ የስምዖንን ጩኸት ድምፅ አወቀ፥ ንፍታሌምና ይሁዳም ጋሻቸውን ይዘው ወደ ስምዖንና ሌዊ ሮጡ፥ ጋሻቸውም እንደ ተሰበረ ሊያሸንፏቸው አልቻሉም። ያሸር 38:39-42

የሳርተን ከተማ ነዋሪዎች ሁሉ ኃያላን ነበሩ፤ አንዱ ሺህ ያሳድድ ነበር፤ ሁለቱ ደግሞ ከአሥር ሺህ ሰዎች አይሸሹም። ያሸር 38:50

ይሁዳም የጋዓስ ሰዎች እጅግ እንደከበዱባቸው ባየ ጊዜ እጅግ ኃይለኛና ኃይለኛ ጩኸት ተናገረ፤ የጋዓስም ሰዎች ሁሉ በይሁዳ ጩኸት ድምፅ ፈሩ፥ ከኃይሉም ጩኸት የተነሣ ሰዎች ከቅጥሩ ወደቁ፥ ከከተማውም ውጭና ከከተማይቱ ውስጥ የነበሩት ሁሉ ስለ ሕይወታቸው እጅግ ፈሩ።

በውጊያው ውስጥ የማታሸንፈው ምን ሆነሃል? እንግዲህ በኃያሏ በጋዓሽ ከተማና በነዋሪዎቿ ላይ ታደርጋለህን? በእነዚያ በእኛ መካከል ለነበሩት ደካማ ሰዎች በእርግጥ እነዚህን ነገሮች አድርገሃል፤ በከተማው መግቢያ ላይም ገደላቸው፤ ምክንያቱም ከጩኸትህ ድምፅ የተነሣ ፈርተው ነበር። ያሸር 39:25

የይሁዳም ራስ በኃያሉ ሰው ቍስል ምክንያት አሠቃየው፥ ይሁዳም ሊሞት ተቃረበ። ያሼር 39:40

የያዕቆብ ልጆች የጋዓስን ነዋሪዎች መምታታቸውን ከጨረሱ በኋላ፣ የሞቱትን ሁሉ ለመግፈፍ በከተማው ዙሪያ ተዘዋወሩ፤ ወደ ከተማዋ ውስጠኛ ክፍልም ደረሱ፤ ከዚያም ሦስት እጅግ ኃያላን ሰዎችን አገኙ፤ በእጃቸውም ሰይፍ አልነበረም። የያዕቆብም ልጆች ወደነበሩበት መጡ፤ ኃያላኑም ሸሹ፤ ከእነርሱም አንዱ ዛብሎንን ያዘ፤ እርሱም ያየው ትንሽ ልጅና ቁመቱ አጭር ነበር፤ በኃይሉም ጣለው። ያሸር 39:56-57

ኃያሉም በቁጣ በኃይሉ ከምድር ተነሣ፤ ይሁዳም እግሩን ሳያቆም ወደ እርሱ ቀረበ፥ ጭንቅላቱንም በሰይፍ መታው፥ ጭንቅላቱም ተሰነጠቀና ሞተ። ሦስተኛውም ኃያሉ ሰው ባልንጀሮቹ መገደላቸውን አይቶ ከያዕቆብ ልጆች ፊት ሮጠ፥ የያዕቆብም ልጆች በከተማው ውስጥ አሳደዱት፤ ኃያሉም ሲሸሽ ከከተማይቱ ነዋሪዎች አንዱን ሰይፍ አገኘ፥ አንሥቶም ወደ ያዕቆብ ልጆች ዞረ፥ በዚያም ሰይፍ ተዋጋቸው። ኃያሉም ሰው ጭንቅላቱን በሰይፍ ሊመታው ወደ ይሁዳ ሮጠ፥ በይሁዳም እጅ ጋሻ አልነበረም፤ ሊመታውም ሲፈልግ፥ ንፍታሌም ጋሻውን ፈጥኖ በይሁዳ ራስ ላይ አደረገው፥ የኃያሉም ሰይፍ የንፍታሌምን ጋሻ መታው፥ ይሁዳም ከሰይፍ አመለጠ። ስምዖንና ሌዊም በሰይፋቸው ኃያሉን ሰው ሮጠው በሰይፋቸው መቱት፥ ሁለቱም ሰይፎች በኃያሉ ሰው ሥጋ ውስጥ ገብተው ለሁለት ከፈሉት። ያሸር 39:60-63

የቤትኮሪንም ሰዎች ሌሊቱን ሙሉ ተዋጉ፤ አንዱ ከወንድሙ ጋር ሌላውም ከባልንጀራው ጋር፤ በየአቅጣጫውም በቤተ መንግሥቱ ላይ ጮኹ፤ ጩኸታቸውም ከሩቅ ተሰማ፤ ምድርም ሁሉ ከድምፃቸው የተነሣ ተናወጠች፤ ከምድርም ሕዝብ ሁሉ በላይ ኃያላን ነበሩና። ያሸር 40:7

ዛሬ የምታዩትን የአንዱን ብርታት በእርግጥ ኃያላንና ኃያላን ሰዎች ሸጠውናል፤ ምናልባት በኃይላቸውና በብርቱ ክንዳቸው ከምድሩ ሰርቀውት ይሆናል፤ ስለዚህም በሰጠናቸው ጥቂት ዋጋ ለእኛ ሸጠውታል። ያሸር 42:22

ዮሴፍም በአንድ ቀን በቤት ውስጥ የጌታውን ሥራ ሲሠራ ሳለ፣ ዘሊካ በድብቅ መጥታ በድንገት ወደቀችበት፤ ዮሴፍም ተነሣባት፤ ከእርስዋም ይልቅ ኃያል ሆነ፥ ወደ መሬትም አወረደት። ያሸር 44:40

ሰባቱ ክፉ ላሞችም በኋለኛው ዘመን በእነርሱ ላይ ቆመው የሚያጠፏቸው ሰባት መኳንንት ናቸው፤ ሰባቱ የእህል እሸት ደግሞ በጌታችን በንጉሡ ጦርነቶች በጠላቶቻቸው ሰባት ደካማ መሳፍንት እጅ ይወድቃሉ። ያሸር 48:17

በሁለተኛው ሕልም ያየሃቸው ሰባቱ መልካምና ክፉ የእህል እሸቶች አስራ አራት ልጆች ናቸው፤ በኋለኛው ዘመንም ተነሥተው እርስ በርሳቸው ይዋጋሉ፤ ከእነዚህም ውስጥ ሰባቱ የበለጠ ኃይል ያላቸውን ሰባት ይገድላሉ። ከእነርሱም አንዳንዶቹ ለንጉሡ እንዲህ ብለው ተናገሩ፡- ሰባቱ መልካም ላሞች ሰባት ልጆች እንደሚወለዱልህ ያመለክታሉ፤ በኋለኛውም ዘመን ከልጆችህ ልጆች ሰባት ይገድላሉ፤ በሁለተኛውም ሕልም ያየሃቸው ሰባቱ መልካም የእህል እሸቶች ሌሎች ሰባት ደካማ መሳፍንት በኋለኛው ዘመን ይዋጋሉ፤ የልጆችህንም ጉዳይ ይበቀላሉ፤ መንግሥትም ወደ ዘርህ ይመለሳል። ያሸር 48፡22-23

ዮሴፍም ከእነርሱ ወጥቶ ወደ ክፍሉ ገባ፥ እጅግም አለቀሰ፥ ስለ እነርሱም አዘነ፥ ፊቱንም ታጠበ፥ እንደገናም ወደ እነርሱ ተመለሰ፥ ስምዖንምን ከእነርሱ ወስዶ እንዲታሰር አዘዘ፤ ስምዖን ግን እንዲህ ለማድረግ ፈቃደኛ አልሆነም፥ እጅግ ኃያል ሰው ስለነበር ማሰር አልቻሉምና። ያሸር 51:37

ይህ ንጉሥ እጅግ ኃያልና ጠቢብ እንደ ሆነ፥ በምድርም ሁሉ እንደ እርሱ ያለ እንደሌለ አታውቅምን? እነሆ፥ የምድርን ነገሥታት ሁሉ አይተናል፥ እንደ ግብፅም ንጉሥ ያለ አላየንም፤ በምድር ነገሥታት ሁሉ መካከል እንደ ፍልስጥኤማውያን ንጉሥ ከአቤሜሌክ የሚበልጥ የለም፤ የግብፅ ንጉሥ ግን ከእርሱ ይበልጣል፥ ይበረታማል፥ አቤሜሌክም ከጦር አለቆቹ አንዱ ብቻ ነው የሚመስለው። ያሸር 52:12

ልጆቻችን ሁሉ በራብ ምክንያት ስለ አንተ ሲያለቅሱ አይተሃልን? በእጅህስ ልታጠግባቸው ኃይል የለምና እባክህ፥ ማረካቸውን ወንድማችንንም ከእኛ ጋር ስደደው፤ እኛም እንሄዳለን። ያሼር 52:20

ያዕቆብም ከልጆቹ ተነሣ እጆቹንም ዘርግቶ ስለ ልጆቹ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፥ እንዲህም አለ። አቤቱ፥ የሰማይና የምድር አምላክ ሆይ፥ ከአባታችን ከአብርሃም ጋር የገባኸውን ቃል ኪዳን አስብ፥ ከአባቴም ከይስሐቅ ጋር አስብ፥ ለልጆቼም ቸርነት አድርግ፥ በግብፅም ንጉሥ እጅ አትስጣቸው፤ እግዚአብሔር ሆይ፥ ስለ ምሕረትህ ብለህ አድርግ፤ ልጆቼንም ሁሉ ዋጅ፥ ከግብፅም ኃይል አድናቸው፥ ሁለቱን ወንድሞቻቸውንም ላክላቸው። ያሸር 52:26

ከአገልጋይህ ከይስሐቅ ልጅ ከዕብራዊው ከአብርሃም ልጅ ከዕብራዊው የእግዚአብሔር አለቃ ወደ ኃያልና ጠቢብ ንጉሥ፣ ምሥጢርን የሚገልጥ፣ የግብፅ ንጉሥ፣ ሰላምታ። ያሸር 52:29

የግብፅ ንጉሥ ሆይ፥ የእግዚአብሔር ኃይል ከእኛ ጋር እንዳለ፥ እግዚአብሔርም ጸሎታችንን ሁልጊዜ እንደሚሰማ፥ ሁልጊዜም እንደማይተወን አታውቅምን? ያሼር 52:38

ይሁዳም እንዲህ አለው፡- ዛሬ አፌን በአንተ ላይ ብከፍት፣ ከምድር ላይ እንድትጠፋና ዛሬ ከመንግሥትህ እንድትጠፋ እውጥሃለሁ። ዮሴፍም እንዲህ አለው፡- አፍህን ብትከፍት፣ ቃል እስክትናገር ድረስ አፍህን በድንጋይ የምዘጋበት ኃይልና ኃይል አለኝ፤ በፊታችን ስንት ድንጋዮች እንዳሉ ተመልከት፤ በእውነት ድንጋይ ወስጄ ወደ አፍህ አስገባዋለሁ መንጋጋህንም እሰብራለሁ። ያሸር 54፡12

ዮሴፍም፡- ኃይል የተሰጠው ለእናንተ ብቻ አይደለም፥ እኛ ደግሞ ኃያላን ሰዎች ነንና፤ በሁላችንም ላይ ለምን ትመካለህ? አለ። ይሁዳም ዮሴፍን፡- ወንድማችንን እባክህ ላክ፥ ዛሬም አገርህን አታጥፋ አለው። ያሸር 54:31

ዮሴፍም መልሶ። እውነትን ትናገራላችሁ፥ ሐሰትም በአፋችሁ የለም፤ የዕብራውያን ኃይል እንዳላቸው፥ እግዚአብሔርም አምላካቸው እጅግ እንደሚደሰትባቸው ተነግሮናልና፤ እንግዲህ ማን በፊታቸው ሊቆም ይችላል? ያሼር 54:61

የዔሳው ልጆች የሴይር ልጆች ከነሱ የበለጠ ኃያላን እንደሆኑ ባዩ ጊዜ፣ ከኤሳው ልጆች መካከል አንዳንዶቹ ዞረው ጠላቶቻቸውን የሴይርን ልጆች ረዱ። ያሸር 57:25

ግብፅም ሁሉ በዮሴፍ እጅ ሥር ነበረች፥ ዮሴፍም በዙሪያው ካሉት ጠላቶቹ ሁሉ ጋር ተዋጋ፥ እርሱም አዋረዳቸው፤ ዮሴፍም ምድሪቱን ሁሉ፥ እስከ ከነዓንም ዳርቻ ድረስ ፍልስጥኤማውያንንም ሁሉ አዋረዳቸው፥ ሁሉንም በኃይሉ ሥር ሆኑ፥ ለዮሴፍም ዓመታዊ ግብር ይሰጡ ነበር።

ሴፎም በኪቲም ልጆች ሁሉ ላይ በሰላም ነገሠ፥ እርሱንና ሕዝቡን ሁሉ ከአፍሪካ ንጉሥ እጅ ያዳነውን እግዚአብሔርን አላወቀም፤ የአፍሪካም ወታደሮች እንደተለመደው ለመዝረፍ ወደ ኪቲም አልመጡም፤ ሁሉንም በሰይፍ ስለት የመታቸው የሴፎን ኃይል ያውቁ ነበርና፥ ስለዚህ አንጌዓስ የኤልፋዝን ልጅ ሴፎንና የኪቲምን ልጆች ሁልጊዜ ፈራ። ያሸር 64:6

የግብፅም ሰዎች ሁሉ የእስራኤል ልጆች ያደረጉባቸውን ክፉ ነገር አዩ፤ ግብፃውያንም ሁሉ የእስራኤልን ልጆች እጅግ ፈሩ፤ ኃይላቸውን አይተዋልና ከእነርሱም አንድ ስንኳ አልወደቀም። ያሸር 64:49

እናም የኃይላቸውንም ኃይል አይተሃል፤ ይህ ኃይል ከአባቶቻቸው የተላከ ነውና፤ ጥቂት ሰዎች ብቻ እንደ አሸዋ ብዙ ሕዝብን ተቃውመው በሰይፍ ስለት መቱአቸው፤ ከእነርሱም አንድ እንኳ አልወደቀም፤ ስለዚህ ቢበዙ ኖሮ ፈጽሞ ባጠፉአቸው ነበር። ያሸር 65:4

ኢዮብም ንጉሡን እንዲህ አለው፡- እነሆ፣ የምድሪቱ ነዋሪዎች ሁሉ በአንተ እጅ ናቸው፤ ንጉሡ በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን ያድርግ።

በዘመኑ ሞዓብ በኤዶምያስ ላይ ዐመፀ፤ ከቤዳድ ልጅ ሃዳድ ዘመን ጀምሮ በኤዶም ሥር ነበር፤ እርሱም ምድያምንና ምድያምን መትቶ ሞዓብን ለኤዶም አስገዛ። ያሸር 74:3

በነገሠም ጊዜ እንደ ቀድሞ በኤሳው ልጆች እጅ ስር ሊያደርጋቸው ከሞዓብ ልጆች ጋር ሊዋጋ ወሰነ፤ ነገር ግን አልቻለም፤ የሞዓብ ልጆች ይህን ነገር ስለሰሙ ተነሡ ከወንድሞቻቸው መካከል ንጉሥ ለመምረጥ ቸኮሉ፤ ያሸር 78:4

ወደ ኮሬብም በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር በቍጥቋጦው ውስጥ ተገለጠለት፥ ቍጥቋጦውንም በእሳት ሲቃጠል አገኘው፥ እሳቱም በቍጥቋጦው ላይ ሊበላው አልቻለም። ያሸር 79:3

ፈርዖንም፡- ኃይሉንና ኃይሉን ንገሩኝ አላቸው። እነርሱም፡- ሰማይንና ምድርን፥ ባሕሮችንና ዓሦቻቸውን ሁሉ ፈጠረ፥ ብርሃንን ፈጠረ፥ ጨለማንም ፈጠረ፥ በምድር ላይ ዝናብን አፈሰሰ፥ አጠጣም፥ ሣርንና ሣርንም አበቀለ፥ ሰውንና እንስሳንም፥ የዱር እንስሳትንም፥ የሰማይ ወፎችንና የባሕርን ዓሦች ፈጠረ፥ በአፉም ሕያዋንና ይሞታሉ። ያሸር 79:49

እንግዲህ በማለዳ እንነሳና እንመልሳቸው፤ ከእኛ ጋር ወደ ግብፅ ወደ ጌቶቻቸው ቢመለሱ፥ እምነት እንዳላቸው እናውቃለን፤ ባይመለሱ ግን እንዋጋቸዋለን፥ በታላቅ ኃይልና በብርቱ እጅ እንመልሳቸዋለን። ያሸር 81:10

የምድር ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ፥ ከግብፅ ያወጣሃቸውን ሕዝብህን አሁን አድን፤ ግብፃውያንም ኃይልና ብርታት የእነርሱ ናቸው ብለው አይኩራሩ። ያሽር 81:35

የባሳን ንጉሥ ኦግም እጅግ ኃያል ሰው ነበረ፤ ልጁ ናዖን ግን እጅግ ኃያልና ከእርሱም የበለጠ ኃያል ነበረ። ያሸር 85:22

የሞዓብም ሽማግሌዎች፡- እነሆ ሁለቱ የአሞራውያን ነገሥታት፥ ሲዎንና ኦግ፥ ከምድር ነገሥታት ሁሉ ይልቅ በኃይል የበለጡ፥ በእስራኤል ልጆች ላይ ሊቆሙ አልቻሉም፤ እኛስ በፊታቸው እንዴት እንቆማለን? አሉ። ያሸር 85:35

የምድር ነገሥታት ሁሉ ያመሰግኑሃል፥ የዓለምም አለቆች ይዘምራሉ፥ የእስራኤልም ልጆች በማዳንህ ደስ ይላቸዋል፥ ኃይልህንም ይዘምራሉ፥ ያማርራሉም። ያዘር 89:4

# ኢዮቤልዩዎች

ነገር ግን ከግብፃውያን እጅ በታላቅ ኃይልህ ያዳንካቸው ሕዝብህና ርስትህ ናቸው፤ ንጹሕ ልብና ቅዱስ መንፈስ ፍጠርላቸው፥ ከአሁንም ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በኃጢአታቸው አይጠመዱ። ኢዮቤልዩ 1፥20

በእስራኤል ሰፈር ፊት የሚሄደው የመገኘት መልአክ የዓመታትን ክፍሎች - ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ - የሕጉንና የኢዮቤልዩን ሳምንታት ምስክርነት - እንደ እያንዳንዱ ዓመት፣ እንደ እያንዳንዱ ዓመት [እንደ እያንዳንዱ ዓመት]፣ ከአዲሱ ፍጥረት ቀን ጀምሮ ሰማያትና ምድር፣ እንደ ሰማይ ኃይል፣ እንደ ምድርም ፍጥረት ሁሉ የሚታደሱበት [አዲስ] ፍጥረት ቀን ጀምሮ፣ የእግዚአብሔር መቅደስ በኢየሩሳሌም በጽዮን ተራራ እስኪሠራ ድረስ፣ ብርሃናትንም ሁሉ ለእስራኤል የተመረጡ ሁሉ ለመፈወስ፣ ለሰላም፣ ለበረከትም ይታደሳሉ፣ እናም ከዚያ ቀን ጀምሮ እስከ ምድር ዘመን ሁሉ ድረስ እንዲሁ ይሆናል። ኢዮቤልዩ 1፡28

የሕያዋንንም መናፍስት አይገዙ፤ አንተ ብቻ ልትገዛቸው ትችላለህና። ከአሁን ጀምሮ እስከ ዘላለምም በጻድቃን ልጆች ላይ ሥልጣን አይኖራቸው። እግዚአብሔር አምላካችንም ሁሉን እንድናስር አዘዘን። የመናፍስትም አለቃ ማስተማ መጥቶ፡- ጌታ ሆይ፥ ፈጣሪ ሆይ፥ ከእነርሱ አንዳንዶቹ በፊቴ ይቆዩ፥ ድምፄንም ያዳምጡ፥ የምነግራቸውንም ሁሉ ያድርጉ፤ ከእነርሱም አንዳንዶቹ ለእኔ ካልተተዉ፥ የፈቃዴን ኃይል በሰው ልጆች ላይ ማድረግ አልችልም፤ እነዚህ ለፍርድ በፊት ለጥፋትና ለማሳት ናቸውና፤ የሰው ልጆች ክፋት ታላቅ ነውና። ኢዮቤልዩ 10፡6-8

አባቱ ታራም፡- በሰላም ሂድ፤ የዘላለም አምላክ መንገድህን ያቀናልሃል። እግዚአብሔርም ከአንተ ጋር ይሁን፥ ከክፉም ሁሉ ይጠብቅህ፥ በሚያዩህም ፊት ጸጋንና ምሕረትን ይስጥህ፥ ከሰውም ልጆች ማንም ሊጎዳህ አይችልም፤ በሰላም ሂድ። ኢዮቤልዩ 12:29

ነገር ግን በእስራኤል ላይ መልአክ ወይም መንፈስ አልሾመም፤ እርሱ ብቻ ነውና ገዥያቸው ነው፤ ይጠብቃቸዋልም፥ ይባርካቸውም ዘንድ፥ ይጠብቃቸውም ዘንድ፥ ለእርሱም እንዲሆኑ፥ ከአሁንም ጀምሮ ለዘላለም የእነርሱ እንዲሆኑ፥ በመላእክቱምና በመንፈሱ እጅ፥ በኃይሉም ሁሉ እጅ ይጠብቃቸዋል። ኢዮቤልዩ 15:32

እርሱም አላወቀውም፤ የማስተዋል ኃይሉን ለማስወገድ ከሰማይ የመጣ ወግ ስለነበር ይስሐቅ አላወቀም፤ እጆቹ እንደ ወንድሙ እንደ ዔሳው ጠጉራም ስለነበሩ ባረከው። ኢዮቤልዩስ 26:18

ለይሁዳም እንዲህ አለው፡- እግዚአብሔር የሚጠሉህን ሁሉ ትረግጥ ዘንድ ኃይልንና ኃይልን ይስጥህ፤ አንተና ልጆችህ በያዕቆብ ልጆች ላይ አለቃ ትሆናላችሁ፤ ስምህና የልጆችህ ስም ይውጣ፥ ወደ ምድርና ወደ ምድሩም ሁሉ ይዘዋወሩ፤ በዚያን ጊዜ አሕዛብ በፊትህ ይፈራሉ፥ አሕዛብም ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ። ኢዮቤልዩ 31፡18

የያዕቆብ ጠባቂ ታላቅና ኃያል የተከበረም ነውና፥ ከዔሳውም ጠባቂ ይልቅ የተመሰገነ ነውና። ኢዮቤልዩ 35:17

እነርሱም፡- ከእርሱ ጋር ሰላም ለመፍጠር አንሰማም፤ ኃይላችን ከኃይሉ ይበልጣልና፥ እኛም ከእርሱ እንበልጣለን፤ በእርሱ ላይ እንመጣለን፥ እንገድለዋለንም፥ እርሱንና ልጆቹንም እናጠፋለን አሉት። ከእኛም ጋር ካልሄድህ፥ በአንተም ላይ እንጎዳለን። ኢዮቤልዩ 37:5

ከዚያም በኋላ ይሁዳ ለአባቱ ለያዕቆብ ተናገረውና እንዲህ አለው፡- አባት ሆይ፥ ቀስትህን አውልቅ፥ ፍላጻዎችህንም ላክ፥ ጠላትህንም ጣል፥ ጠላትንም ግደል፤ ወንድምህንም አንገድለውም፤ እርሱ እንደ አንተ ነውና፥ እርሱም እንደ አንተ ነውና ይህን ክብር እንሰጠው።

በግብፃውያን ላይ ፍርድና በቀል እንድትፈጽም እንደተላክህ ባየ ጊዜ፣ ሊገድልህና ግብፃውያንን ከእጅህ ሊያድንህ በፍጹም ኃይሉ አልፈለገምን? እነዚህ ሁሉ ምልክቶችና ድንቆች ቢኖሩም፣ ልዑል ማስተማ በልቡ በግብፃውያን ሠራዊት ሁሉ፣ በሰረገሎቻቸው፣ በፈረሶቻቸውና በግብፅ ሕዝብ ሠራዊት ሁሉ ያሳድዱህ ዘንድ ስለጮኸ አላፈረም። ኢዮቤልዩስ 48:3,12

በዚህች ሌሊት፣ የበዓሉ መጀመሪያና የደስታ መጀመሪያ በሆነችው፣ የማስተም ኃይሎች ሁሉ በግብፅ ምድር ያሉትን በኵሮች ሁሉ ለመግደል ተፈትተው ነበር፤ ከፈርዖን በኵር ጀምሮ እስከ ወፍጮ ውስጥ እስከ ምርኮኛዋ ሴት በኵር ልጅ እስከ ከብቶች ድረስ ይገድሉ ዘንድ የማስተም ኃይሎች ተፈትተዋል። የእግዚአብሔርም ኃይል እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው ሁሉ አደረገ፥ በእስራኤልም ልጆች ሁሉ አለፉ፥ መቅሰፍቱም ከከብትም ከሰውም ከውሻም ከመካከላቸው ማንንም ነፍስ ለማጥፋት አልመጣባቸውም። ኢዮቤልዩ 49:2,4

# የጠፉ የመጽሐፍ ቅዱስ መጻሕፍት

መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣልና፥ የልዑልም ኃይል ያለ ምንም የፍትወት ቊጣ ይጋርድሻልና። የማርያም ልደት ወንጌል 7:19

መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት ማርያም ሆይ እንዲህ አይደለችም፤ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፥ የልዑልም ኃይል ይጋርድሻል፤ Protevangelion 9:13

ይህች አገር ስለ እርሱ ዝና ተንቀጠቀጠች፥ በመምጣቱም አሁን ባለው ግርግርና ድንጋጤ ስር ትገኛለች፤ እኛም ራሳችን በኃይሉ ታላቅነት ፈርተናል። 1ኛ የሕፃንነት ወንጌል 4፡12

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ልጁ በጌታ ክርስቶስ ኃይል ተፈወሰ፥ የፈወሰውንም ጌታን ማመስገንና ማመስገን ጀመረ። 1ኛ የሕፃንነት ወንጌል 4፡17

እርሱ በመካከላችን እንደመጣ ወዲያውኑ ጣዖቱ ተሰበረ፤ አማልክትም ሁሉ ወድቀው በታላቅ ኃይል ጠፉ። 1ኛ የሕፃንነት ወንጌል 4፡22

ልጇንም “ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ይህችን በቅሎ እንደ ልዩ ኃይልህ አድስ ወይም ፈውስ፤ እንደ ቀድሞም እንደነበረው የሰውና የማሰብ ችሎታ ያለው ፍጡር እንደገና እንዲመስል ስጠው” አለችው። 1ኛ የሕፃንነት ወንጌል 7፡25

እናቱም አለች። እመቤቴ ማርያም ሆይ፥ አሁን የእግዚአብሔር ኃይል በአንቺ ውስጥ እንዳለ እርግጠኛ ነኝ፤ ስለዚህም ልጅሽ ልብሱን እንደነካው እንደ እርሱ ያሉትን ልጆች ይፈውስ ዘንድ። 1ኛ የሕፃንነት ወንጌል 11፡7

እርሱም መለሰለትና ፊዚክስንና ሜታፊዚክስን አስረዳው። እንዲሁም ከተፈጥሮ ኃይል በላይና በታች የነበሩትን ነገሮች፤ የሰውነትንም ኃይሎች፣ ቀልዶቹንና ውጤቶቻቸውን አስረዳው። 1ኛ የሕፃንነት ወንጌል 21፡12-14

ከአሁን ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ ለእርሱ ክብርና ምስጋና ኃይልም ሥልጣንም ይሁን፤ አሜን። 1ኛ የሕፃንነት ወንጌል 22፡7

ጲላጦስም እንዲህ አለ፣ “አጋንንትን ማውጣት የርኩስ መንፈስ ሥራ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ኃይል መውጣት ነው።” የኒቆዲሞስ ወንጌል 1፡6

ኢየሱስም መልሶ፣ “መናገር ባይችሉ ኖሮ፣ ባልቻሉም ነበር፤ ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው መልካሙንና ክፉውን እንዲናገር በገዛ ምላሱ ትእዛዝ ስላለው፣ ይመልከተው።” የኒቆዲሞስ ወንጌል 2፡5

ኢየሱስ ለጲላጦስ፣ እውነት በምድር ላይ እንዳለ እመኑ፣ ፍርድ ሲሰጣቸው፣ በእውነት የሚመሩና ትክክለኛ ፍርድ የሚፈጽሙ ሰዎች መካከል እንደሆነ እመኑ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 3፡14

ከእነርሱም አንዳንዶቹ፣ ይህ ኃይል ከእግዚአብሔር እንጂ ከሌላ ሊወጣ አይችልም አሉ። ጲላጦስ ለአይሁድ፣ አጋንንት ለሐኪሞቻችሁ የማይገዙት ለምንድን ነው? አላቸው። ከእነርሱም አንዳንዶቹ፣ አጋንንትን የማስገዛት ኃይል ከእግዚአብሔር ካልሆነ በቀር ሊወጣ አይችልም አሉ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 5፡42-44

በሲኦል በመለኮታዊ ኃይልህ የተፈጠሩትን ሚስጥራዊ ነገሮች እንዳይናገሩ ባሪያዎችህ ከልክለሃልና። የኒቆዲሞስ ወንጌል 13:2

ስለዚህ የሲኦል አለቃ ለሰይጣን መልሶ እንዲህ አለ፡- ሞትን የሚፈራ እንዲህ ያለ ኃያል አለቃ ማን ነው? የምድር ገዦች ሁሉ በኃይልህ የተገዙልኝ ናቸውና። ነገር ግን በሰው ተፈጥሮው እጅግ የበረታ ብትሆኑ፥ በመለኮት ባሕርይው ሁሉን ቻይ ነው፥ ኃይሉንም ማንም ሊቃወም አይችልም። የኒቆዲሞስ ወንጌል 15፡4-6

በምድር ላይ እንደገና እስኪኖሩ ድረስ እዚህ የተጠበቁት ከዚህ ተወሰዱ፣ በራሳቸው ኃይል ሳይሆን፣ ለእግዚአብሔር በቀረበው ጸሎት፣ ሁሉን ቻይ አምላካቸውም ከእኔ ወሰደ። እንግዲህ በቃሉ ሙታንን ያለ ጸሎት ከእኔ የወሰደው የናዝሬቱ ኢየሱስ ማን ነው? ምናልባት አራት ቀን ከሞተ በኋላ አልዓዛርን ከእኔ የወሰደው፣ ሁለቱም ይሸቱና የበሰበሰ፣ እኔም እንደ ሙት ሰው የሆንኩት፣ በኃይሉም ሕያው አድርጎታል። ሰይጣንም መልሶ ለሲኦል አለቃ፣ “ያው ሰው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው” አለው። የሲኦል አለቃም በሰማ ጊዜ፣ “ወደ እኔ እንዳታመጣው በአንተና በእኔ ኃይል አምልሃለሁ” አለው። የቃሉን ኃይል በሰማሁ ጊዜ በፍርሃት ተንቀጠቀጥሁ፣ ክፉ አድራጊዎቼም ሁሉ በአንድ ጊዜ ታወኩ፤ አልዓዛርንም ልናስረው አልቻልንም፤ ነገር ግን ራሱን አወዛወዘ፣ በክፋትም ምልክቶች ሁሉ ከእኛ ወጣ።” የአልዓዛርም አስከሬን የተቀመጠበት ምድር ወዲያውኑ ሕያው ሆነ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 15፡12-18

## የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኃይል አያበላሽም።

የሲኦል አለቃ ይህን በሰማ ጊዜ ሰይጣንን ከእኔ ራቅና ከቤቴ ውጣ፤ አንተ ኃያል ተዋጊ ከሆንክ ከክብር ንጉሥ ጋር ተዋጋ አለው። ነገር ግን ከእርሱ ጋር ምን አገባህ? የኒቆዲሞስ ወንጌል 16:2

ቅዱሳን ሁሉ በኢሳይያስ የተነገረውን ቃል በሰሙ ጊዜ፣ የሲኦልን አለቃ “አሁን በሮችህን ክፈትና የብረት ዘንጎችህን ውሰድ፤ አሁን ታስረሃልና ኃይልም የለህም።” ዳዊት ለሲኦል አለቃ መለሰና “የዚያን ድምፅ ቃል ተረድቻለሁ፣ ምክንያቱም በመንፈሱ ተናግሬአቸዋለሁ።” አሁንም፣ ከላይ እንደተናገርኩት፣ “እግዚአብሔር ብርቱና ኃያል፣ በጦርነት ኃያል ጌታ ነው፤ እርሱ የክብር ንጉሥ ነው፤ በሰማይና በምድርም ጌታ ነው፤” “ቀደም ሲል የማይበጠሱትንም ሰንሰለቶች ሰብሮአል፤ በማይበገር ኃይሉም በኃጢአት በሞት ጥላ በኃጢአት የተቀመጡትን ጎብኝቷል።” የኒቆዲሞስ ወንጌል 16፡12፣15፣19

አንተ ማን ነህ፥ ኃይለኛና ደካማ፥ ታላቅና ታናሽ፥ ጨካኝና የመጀመሪያ ደረጃ ወታደር፥ እንደ ተራ ወታደር በባሪያ መልክ ማዘዝ የምትችል? ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፥ አንተ ኃያልና ግርማ የተላበሰ፥ እድፍ የሌለብህ፥ ወንጀል የሌለብህ፥ ንፁህ ሰው ነህና፥ ከዚህ በፊት እንዲህ ያለ የሞተ ሰው አልላክንም፥ እንደዚህም ያሉ ስጦታዎችን ለሲኦል አለቆች አልላክህምና። እንግዲህ አንተ ማን ነህ፥ በድፍረት ወደ መኖሪያችን የምትገባ፥ በታላቅ ቅጣትም ማስፈራራትን ብቻ ሳይሆን፥ ከታሰርንበት ሰንሰለትም ሌሎችን ሁሉ ለማዳን የምትጥር? ምናልባት አንተ ሰይጣን አሁን ለመኳንንታችን የተናገረው፥ በመስቀል ሞት የሞት ኃይልን ልትቀበል እንደሆነ፥ ያ ኢየሱስ ነህ። ከዚያም የክብር ንጉሥ በሞት ላይ ረገጠ፥ የሲኦልን አለቃ ያዘ፥ ኃይሉንም ወሰደው፥ ምድራዊ አባታችንን አዳምን ከእርሱ ጋር ወደ ክብሩ ወሰደው። የኒቆዲሞስ ወንጌል 17፡4፣10-13

እነሆ የናዝሬቱ ኢየሱስ በክብር መለኮትነቱ ብርሃን የጨለማንና የሞትን አስፈሪ ኃይሎች ሁሉ ሲያባርር፤ የኒቆዲሞስ ወንጌል 18:3

በመስቀልህ ሕያዋንን አዳንህ፥ በመስቀል ሞት ከሲኦልና ከሞት ኃይልህ ታድነን ዘንድ ወደ እኛ ወርደሃል። የኒቆዲሞስ ወንጌል 19:9

እነዚህም የሰዎችን አእምሮ ከቀድሞ ልማዳቸውና ተግባራቸው በእጅጉ የሚያስተጓጉሉ ናቸው፤ ይህም ሁልጊዜም ያስገረመኝና ከዚህ በፊት በብዙ ክርክሮች ሙሉ በሙሉ ያመንኩበት ነው። ሴኔካ ወደ ጳውሎስ 9:2

በአንጾኪያ ግን ታላቅ ኃያል ሰው ስለነበር በመንገድ ላይ ይዞ ሳማት፤ ቴክላ ግን አልወደደችም፤ ጳውሎስን እየተመለከተ ግን በታላቅ ድምፅ እንዲህ ብሎ ጮኸ፡- እንግዳ ነኝ፤ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝና አታስገድደኝ፤ እኔ የኢቆንዮን ዋና ሰዎች አንዱ ነኝ፤ ከታሚሪስ ጋር ስለማልጋባ ከዚያች ከተማ መውጣት ተገደደብኝ። የጳውሎስና የቴቅላ ሥራ 7፡4

ርኵሳን መናፍስትም እየጮኹ ተወጡ፤ ሁሉም ድውዮቻቸውን ፈወሱላቸው፤ ለቴክላ ድንግልም እንዲህ ያለ ሥልጣን የሰጠ እግዚአብሔርን አከበሩ፤ የጳውሎስና የቴክላ ሥራ 10:17

ሰዎቹም እጅግ አስደናቂ በሆነ ተአምር እጅግ ተደንቀው ቆሙ፤ የእግዚአብሔርንም አገልጋይ የማሰር ኃይል አልነበራቸውም፤ ነገር ግን መሸፈኛዋን ወይም ኮፍያዋን ይዘው ከሱ ላይ አንድ ቁራጭ ቀደዱ፤ የጳውሎስ እና የቴክላስ የሐዋርያት ሥራ 11፡13

ሁለት አሳብ ያላቸውና የእግዚአብሔርን ኃይል የማያምኑ ሁሉ ለፍርድ የተዘጋጁ መሆናቸውንና ለሚመጡት ዘመናት ሁሉ ምልክት እንዲሆኑ ሰዎች ሁሉ እንዲያውቁ ነው። 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 6:4

ደግሞም እንዲህ ይላል፡- ክፉውን በታላቅ ኃይል አየሁት እንደ ሊባኖስ ዝግባም ተዘርግቶአል። አለፍሁም፥ እነሆም፥ አልነበረም፤ ስፍራውንም ፈለግሁ፥ አልተገኘም። 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 7:11

በተለይም በእግዚአብሔር ዘንድ ትሕትና ምን ያህል ታላቅ ኃይል እንዳለው፥ ንጹሕና ቅዱስ ፍቅር ምን ያህል እንደሚጠቅም፥ ፍርሃቱ ምን ያህል ታላቅና ታላቅ እንደሆነ፥ በንጹሕም አእምሮ ወደ እርሱ የሚመለሱትን ሁሉ እንዴት እንደሚያድን ይማሩ። 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 10:13

ከጥፋትም የጌታ ታላቅ ኃይል እንደገና ያስነሳዋል፤ ከአንድ ዘርም ብዙዎች ይነሣሉ ፍሬም ያፈራሉ። 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 11:20

እንግዲህ የሁሉም ጌታ በእምነት የቆሙትን በመልካም እምነት ማረጋገጫ ሲያስነሣልን፥ በወፍ እንኳን የቃሉን ቃል ለመፈጸም የኃይሉን ታላቅነት ሲያሳየን፥ በኃይሉ ቃል ሁሉን ፈጠረ፥ በወደደውም ጊዜ ሁሉ ሊያጠፋቸው ይችላል። ማን ይለዋል? ምን ታደርጋለህ? ወይስ የኃይሉን ኃይል የሚቃወም ማን ነው? 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 12:6,13-14

ሁሉን በሚችል ኃይሉ ሰማያትን አጸና፤ በማይታወቅም ጥበቡም አስጌጣቸው። እንዲሁም ባሕርና በውስጡ ያሉ ፍጥረታት ሁሉ፤ በመጀመሪያ ከፈጠራቸው በኋላ በኃይሉ ውስጥ አስገባቸው። 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 15:3፣6

ሰው ታማኝ ይሁን፥ በእውቀትም በመናገር ኃይለኛ ይሁን፥ በቃልም በትክክል በመፍረድ ጠቢብ ይሁን፥ በሥራውም ሁሉ ንጹሕ ይሁን። 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 20:30

በስድስት መከራዎች ያድንሃል፤ በሰባትም ክፉ ነገር አይነካህም። በራብ ጊዜ ከሞት፥ በጦርነትም ከሰይፍ ኃይል ያድንሃል። 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 23:9

ክብርና ቅዱስ ስሙን ለሚጠራ ለሰው ነፍስ ሁሉ እምነትን፣ ፍርሃትን፣ ሰላምን፣ ትዕግሥትን፣ ትዕግሥትን፣ ራስን መግዛትን፣ ቅድስናንና ራስን መግዛትን በፊቱ ደስ ለሚያሰኙ ሁሉ ስጣቸው፤ በሊቀ ካህናችንና በጠባቂያችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል፤ ክብርና ግርማ ኃይልም ክብርም ለእርሱ ይሁን፤ አሁንም እስከ ዘላለምም ድረስ። አሜን። 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 24:2

ጌታም በተኩላዎች መካከል እንደ በጎች ትሆናላችሁ ይላል። ጴጥሮስም መልሶ። ተኩላዎች በጎቹን ቢነክሱስ? ኢየሱስም ጴጥሮስን። በጎቹ ከሞቱ በኋላ ተኩላዎችን አይፍሩ፤ የሚገድሉአችሁንም አትፍሩ፤ ከዚያም በኋላ ሊያደርጉአችሁ የሚችሉትን ከዚህ በላይ የላቸውም፤ ነገር ግን ከሞቱ በኋላ ነፍስንም ሥጋንም ወደ ገሃነም እሳት ሊጥለው ሥልጣን ያለውን ፍሩ። 2ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 3:2

እንግዲህ ቀኖቹ እጅግ ክፉዎች ስለሆኑ ጠላትም የዚህ ዓለም ሥልጣን ስላለው የጌታን ጽድቅ ፍርድ ለማወቅ የበለጠ መትጋት አለብን። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 2:1

ለእግዚአብሔር መንፈሳዊ፣ ፍጹም ቤተ መቅደስ እንሁን። በእኛ ውስጥ የዋሸውን ያህል የእግዚአብሔርን ፍርሃት እናሰላስል፤ ትእዛዛቱንም ለመጠበቅ በኃይላችን ሁሉ እንትጋ፤ በጽድቅ ፍርዶቹም ደስተኞች እንሆን ዘንድ። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 3:12

ነገር ግን አሁን በዱር አራዊት፣ በአሣዎች፣ ወይም በሰማይ ወፎች ላይ ይህን ሥልጣን የሚይዝ ማን አለ? መግዛት ሥልጣን እንዳለውና ሰው በሚገዛው ላይ መሾም እንዳለበት ታውቃላችሁ። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 5:23

እግዚአብሔርም አላት። በማኅፀንሽ ውስጥ ሁለት አሕዛብ አሉ፥ ሁለትም ወገኖች ከሥጋሽ ይወጣሉ፤ አንዱ በሌላው ላይ ሥልጣን ይኖረዋል፥ ትልቁም ለታናሹ ይገዛል። እዚህ ላይ ይስሐቅ ማን እንደ ነበረ፥ ርብቃ ማን እንደ ሆነ፥ እና ስለ ማን እንደ ተነገረለት፥ ይህ ሕዝብ ከዚያ ይበልጣል የሚለውን ተረዱ። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 12:4

አሁን ወደ ሌላኛው የእውቀትና የዶክትሪን አይነት እንሸጋገር፤ ሁለት የዶክትሪንና የስልጣን መንገዶች አሉ፤ አንደኛው የብርሃን ሌላኛው የጨለማ። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 14፡3

የጨለማ መንገድ ግን ጠማማና እርግማን የተሞላ ነው። የዘላለም ሞት መንገድ ነውና፥ ቅጣትም አለው፤ የሚሄዱም ነፍሳቸውን የሚያጠፉትን ያጋጥማቸዋል። እነዚህም ጣዖት አምልኮ፥ በራስ መተማመን፥ የኃይል ትዕቢት፥ ግብዝነት፥ ሁለት አሳብ፥ ምንዝር፥ ግድያ፥ ግፍ፥ ትዕቢት፥ መተላለፍ፥ ተንኰል፥ ክፋት፥ ትዕቢት፥ ጥንቆላ፥ መጎምጀት፥ እግዚአብሔርን መፍራት አለመቻል ናቸው። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 15:1-2

ማንም ራሱን አያታልል፤ በመሠዊያው ውስጥ ከሌለ የእግዚአብሔር እንጀራ ጠፍቶበታልና። እንደተባለው የአንድ ወይም የሁለት ሰዎች ጸሎት ኃይል ከሆነ የጳጳሱና የመላው ቤተክርስቲያን ጸሎት ምን ያህል የበለጠ ኃይል ይኖረዋል? የኢግናትዮስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2:2

ስለዚህም ሁልጊዜ ተካፋይ እንድሆን እለምናችኋለሁ፥ ከሐዋርያት ጋር በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ሁልጊዜ ተስማምተው በነበሩት በኤፌሶን ክርስቲያኖች ወገን እገኝ ዘንድ። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ምስጋናና ክብር ወደ ሙሉነት እንድትመጡ ተጠንቀቁ። በአንድ ስፍራ ሙሉ በሙሉ ስትሰበሰቡ የዲያብሎስ ኃይል ይጠፋልና፥ ክፋቱም በእምነታቸው አንድነት ይፈርሳልና። ክርስትና የውጪ ምስክርነት ሥራ አይደለምና፤ ሰው እስከ መጨረሻው የታመነ ሆኖ ከተገኘ በእምነት ኃይል ራሱን ያሳያል። የኢግናቲየስ ወደ ኤፌሶን ሰዎች መልእክት 3:8,11,17

ስለዚህም የአስማት ኃይል ሁሉ ፈረሰ፤ የክፋትም ማሰሪያ ሁሉ ፈረሰ፤ የሰዎች አለማወቅ ተወገደ፤ አሮጌው መንግሥትም ተወገደ፤ እግዚአብሔር ራሱም የዘላለም ሕይወትን ለማደስ በሰው መልክ ታየ። የኢግናቲየስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:13

ስለዚህ ጳጳሳችሁን በወጣትነቱ ምክንያት ብዙም አትጠቀሙበትም፤ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር አብ ኃይል መጠን ለእርሱ ማክበር ይገባችኋል፤ እኔም እንደ ቅዱሳን ካህናትህ እንዲሁ አደርጋለሁ፤ ዕድሜውን እንደ ገና ሕፃንነት ሳይሆን፥ ለእግዚአብሔር ልባሞች የሚገዙትን፥ ይልቁንም ለእርሱ የማይታዘዙትን፥ ነገር ግን የሁላችንም ጳጳስ የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት፥ የጌታችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መልእክት። የኢግናትዮስ መልእክት ለመግነጢሳውያን 1፡6

የእነሱ እይታ አስተማሪ ነው፤ እና የእነሱ ገርነት ኃይለኛ ነው፤ እኔ የማምንባቸው፣ አምላክ የለሽ የሆኑት ራሳቸው ከማክበር ውጪ ሊሆኑ አይችሉም። የኢግናቲየስ መልእክት ለትራሊያን 1፡10

እርሱም በሥጋ ከዳዊት ዘር ነበረ፥ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድና ኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ነው፤ በእውነት ከድንግል ተወለደ፥ በዮሐንስም የተጠመቀ፥ ጽድቅ ሁሉ በእርሱ ይፈጸም ዘንድ። የኢግናትዮስ መልእክት ወደ ሰምርኔስ 1:3

## የመጽሐፍ ቅዱስ የኃይል ሕጎች

### የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኃይል አያበላሽም።

የእግዚአብሔር ፈቃድ ቢሆን ንስሐ እንዲገቡ እናንተ ብቻ ጸልዩላቸው፤ ይህም እጅግ ከባድ ይሆናል። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ሕይወታችን የሆነ ኃይል አለው። የኢግናትዮስ መልእክት ወደ ሰምርኔስ 2፡3

የወንድሞቼን ቤተሰቦች ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር፤ መበለቶችም ተብለው ለሚጠሩት ደናግል ሰላምታ እሰጣለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጠንክሩ። ከእኔ ጋር ያለው ፊሎ ሰላምታ ያቀርብልሃል። የኢግናትዮስ መልእክት ወደ ሰምርኔስ 3:24

ክርስቲያን በራሱ ኃይል የለውም፤ ነገር ግን ለእግዚአብሔር አገልግሎት ሁልጊዜ እረፍት ሊኖረው ይገባል። ይህ ሥራ የእግዚአብሔርም የእናንተም ነው፤ እናንተም ፍጹም ስታደርጉት። የኢግናቲየስ መልእክት ወደ ፖሊካርፕ 3፡3

መልካም ለማድረግ በምትችልበት ጊዜ፣ ከሞት የሚድን ምጽዋት ስለሆነ አታዘግዩት። የፖሊካርፕ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ 3:11

በማይታየው ኃይሉና በታላቅ ጥበቡ ዓለምን የፈጠረ፣ በክብርም ምክሩ ፍጡሩን ያስዋበ፣ በኃይሉም ቃል ሰማያትን የመሠረተ፣ ምድርንም በውሃ ላይ የመሠረተ፣ በዚህ ኃያል በጎነትም የባረከውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የመሠረተ ኃያል ጌታ እነሆ። 1ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ራዕዮች) 1፡28

እንግዲህ ግንቡ በውሃ ላይ የተገነባው ለምን እንደሆነ ስሙ፤ ምክንያቱም ሕይወትህ በውሃ ትድናለችና፥ ይህም ሁሉን ቻይ በሆነው ስም ቃል ነውና፥ በእግዚአብሔርም በማይታየው ኃይልና በጎነት የተደገፈ ነው። 1ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ራዕዮች) 3፡42

እሷም መለሰችልኝ፣ “አንተ ሰው፣ ምንም አላገኘህም?” አለችኝ። እኔም “እመቤት፣ አንድን ሕዝብ ሊበላ የሚችል የሚመስል እንዲህ ያለ አውሬ አገኘኝ፤ ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይልና በብቸኛው ምሕረቱ አመለጥኩ።” 1ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ራዕዮች) 4፡16

ነገር ግን ለቀደሙት ኃጢአቶቻቸው የመፈወስ ኃይል ያለው እግዚአብሔር መድኃኒትን ይሰጣል፤ እርሱ የሁሉ ነገር ኃይል አለውና። 2 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 4፡12

ስለዚህ መሐሪ ጌታችን ለፍጥረቱ ርኅራኄ አሳየና ንስሐውን ሾመ፥ ኃይሉንም ሰጠኝ። ስለዚህ እላችኋለሁ፥ ከዚያ ታላቅና ቅዱስ ጥሪ በኋላ በዲያብሎስና በኃጢአት ቢፈተን፥ አንድ ንስሐ አለው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ኃጢአት ቢሠራና ቢጸጸት፥ እንደዚህ ላለው ሰው አይጠቅመውም፤ ለእግዚአብሔር በጭንቅ ይኖራልና። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 4፡22

አሁን ግን ይላል፣ የቁጣን ክፋት ስሙ፤ እንዴት ክፉና ጎጂ እንደሆነ፣ የእግዚአብሔርንም አገልጋዮች እንዴት እንደሚያፈርስ፤ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይል ከእነርሱ ጋር ስለሆነ በእምነት የተሞሉትን ሊጎዳ አይችልም፤ ነገር ግን ተጠራጣሪዎችንና እምነት የሌላቸውን ይገለብጣል። እነዚህ ነገሮች ለእግዚአብሔር አገልጋዮች ሞኝነትና ከልክ ያለፈ፣ ከንቱ ናቸው። ነገር ግን እኩልነት ጠንካራና ኃይለኛ ነው፤ ታላቅ ኃይልም አለው፤ በታላቅ ክብርም ተቀምጧል፤ በደስታም ደስ ይለዋል፤ በሰላምም ደስ ይለዋል፤ እግዚአብሔርንም ሁልጊዜ በትሕትና ያከብራል። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 5፡11፣13

እግዚአብሔርን ፍራ ይላል፥ ትእዛዛቱንም ጠብቅ። ትእዛዛቱን ብትጠብቅ በሁሉም ሥራ ኃያል ትሆናለህ፥ ሥራህም ሁሉ እጅግ መልካም ይሆናል። እግዚአብሔርን በመፍራት ሁሉን መልካም ታደርጋለህና። ይህ የምትድንበት ፍርሃት ነው።

ነገር ግን ዲያብሎስን አትፍራ፤ እግዚአብሔርን ብትፈራ በእርሱ ላይ ትገዛለህና፤ በእርሱ ኃይል የለምና። በእርሱ ኃይል ከሌለ ግን አይፈራም። ነገር ግን ታላቅ ኃይል ያለው እርሱ ይፈራል፤ ኃይል ያለው ሁሉ ይፈራልና። ኃይል የሌለው ግን በሁሉም ይናቃል። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 7፡1-3

እንግዲህ ናቀው፥ አንተም በሁሉ ጊዜ ትገዛዋለህ። ጽኑና ኃይለኛ እምነትን ልበስ፤ እምነት ሁሉን ተስፋ ያደርጋልና፥ ሁሉንም ነገር ፍጹም ያደርጋልና። ነገር ግን መጠራጠር በሚችለው ሁሉ ማንኛውንም ነገር እንደሚያገኝ አያምንም። እንግዲህ፥ ይላል፥ እምነት ከእግዚአብሔር እንዴት እንደሚመጣ ታያለህ፥ ታላቅም ኃይል አለው። ነገር ግን መጠራጠር ምድራዊ መንፈስ ነው፥ ከዲያብሎስም የሚወጣ፥ ኃይልም የለውም። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 9፥9-10

ይህ የመለኮታዊ መንፈስ ኃይል የሌለው ውሸተኛ ነቢይ እንደ ፍላጎታቸው ይመልሳቸዋል፣ ነፍሳቸውንም እንደፈለጉት በተስፋ ቃል ይሞላቸዋል። ነገር ግን ያ ነቢይ ከንቱ ነው፣ ለከንቱ ነገሮችም ለራሳቸው መልስ ይሰጣል። 2 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 10፡5

ከእግዚአብሔር የተሰጠ መንፈስ ሁሉ ሊጠየቅ አያስፈልገውም፤ የመለኮት ኃይል ያለው ግን ሁሉን በራሱ ይናገራል፤ ምክንያቱም ከላይ ከእግዚአብሔር ኃይል የመጣ ነው። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 10፡9

ስለዚህ የእነዚህን የነቢያትን ሕይወት ታያላችሁ። ስለዚህ ያንን ሰው በሕይወቱና በሥራው አረጋግጡት፤ መንፈስ ቅዱስ እንዳለው የሚናገረውን መንፈስም እመኑ፤ ከእግዚአብሔርም የሚመጣውን ኃይል እንዳለው እመኑ። ነገር ግን እምነትም ሆነ በጎነት የሌለበትን ከዲያብሎስ የሆነውን ምድራዊና ባዶ መንፈስ አትመኑ። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 11፡12

በዚህ ምሳሌ ከላይ የሚመጣውን ኃይል የበለጠ ተረዱ። የሚወርደው የበረዶ ቅንጣት እጅግ በጣም ትንሽ ነው፤ ነገር ግን በሰው ራስ ላይ ሲወድቅ እንዴት ያሠቃያሉ? እንደገናም የቤትን ጠብታ አስቡ፤ በምድር ላይ የሚወድቁት ትናንሽ ጠብታዎች በድንጋዮች ውስጥ እንዴት ጉድጓድ እንደሚሠሩ። እንዲሁ ከላይ የሚመጡትና በምድር ላይ የሚወድቁት ትናንሽ ነገሮች ታላቅ ኃይል አላቸው። ስለዚህ ኃይል ካለው ከዚህ መንፈስ ጋር ተገናኙ፤ ባዶ ከሆነውም ከሌላው ሂዱ። 2 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 11፡15-17

የእግዚአብሔርን ግርማ ሳያውቅ፥ እንዴት ታላቅና ድንቅ እንደሆነ፥ ዓለምን ለሰው የፈጠረ፥ ፍጥረትንም ሁሉ ለእርሱ እንዲገዛ ያደረገ፥ እነዚህንም ትእዛዛት ሁሉ እንዲፈጽም ኃይልን ሁሉ ሰጠው። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 12:19

ወደ እግዚአብሔር አምላካችሁ ተመለሱ፤ ዲያብሎስንና ምኞቱንም ተዉ፤ ክፉዎችና መራራዎች ናቸውና። ዲያብሎስንም አትፍሩ፤ በእናንተ ላይ ሥልጣን የለውምና። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 12፡22

ዲያብሎስ ግን ጨካኝ ነው፤ በኃይሉም በእግዚአብሔር አገልጋዮች ላይ ይገዛል። እርሱም በፍጹም ልባቸው በእርሱ የሚታመኑትን የእግዚአብሔርን አገልጋዮች ሊገዛ አይችልም አለ። ዲያብሎስ ሊታገል ይችላል፤ ግን ሊያሸንፋቸው አይችልም። ብትቃወሙት ከእናንተ ጋር ግራ በመጋባት ይሸሻልና። በእምነት ያልተሞሉ ግን ታላቅ ኃይል እንዳለው አድርገው ዲያብሎስን ይፈራሉ። ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ይፈትናልና፥ ባዶ ሆኖ ቢያገኛቸውም ያጠፋቸዋል። 2 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 12፡25-27

እኔም አልኩት፤ ጌታዬ፣ አንተ ከእኔ ጋር ሳለህ በጌታ ትእዛዛት ሁሉ ተረጋግጫለሁ፤ የዲያብሎስንም ኃይል ሁሉ እንደምትሰብር አውቃለሁ። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 12:34

አንተ ሞኝ፣ ተጠራጣሪ፣ ምስኪን ሰው፤ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሌሎች ሰዎች እንደሆኑና በሌላ ሰው ኃይል ስር እንደሆኑ የማታስተውል። የዚህች ከተማ ጌታ እንዲህ ይልህሃልና፤ ወይ ሕጌን ጠብቅ ወይም ከከተማዬ ውጣ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 1፡3

ስለዚህ ባለጠጋው የሚፈልገውን ነገር ለድሆች ሲሰጥ፣ ድሆች ለባለጠጎች ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል፤ እግዚአብሔርም ለባለጠጎች መልካም ነገርን ሁሉ ይሰጠዋል፤ ምክንያቱም ድሆች በጸሎት ባለጠጋ ናቸውና ልመናውም በጌታ ዘንድ ታላቅ ኃይል አላቸው። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 2፡7

እንግዲህ በዚያ የተከበረ መልእክተኛ የበረታህና እንዲህ ያለ ኃይለኛ የጸሎት ስጦታ የተቀበልክ አንተ ነህ፤ አንተ ግን ሰነፍ ስላልሆንክ አሁን ከጌታ ማስተዋልን ለምን አትጠይቅም? 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 5:40

ስማኝ አለ፤ የእግዚአብሔር ልጅ በባሪያ ሁኔታ ውስጥ አይደለም፤ በታላቅ ኃይልና ሥልጣን ግን። እኔም 'እንዴት ጌታዬ?' አልኩት። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 5፡50

እርሱ ግን የአባቱን ኃይል ሁሉ ተቀብሎ የሕዝቡ ጌታ መሆኑን ታያላችሁ አለ። ጌታ ግን ልጁን ስለ ርስቱ መከፋፈልና ስለ መልካሞቹ መላእክት ምክር የሰጠው ለምን እንደሆነ አሁን ስሙ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 5፡53

እርሱም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ "የሰዎች ቀደምት ድርጊቶችን በተመለከተ፣ ባለማወቅ የፈጸሙትን፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው መፍትሔ ሊያመጣላቸው የሚችለው፤ ኃይሉ ሁሉ የእርሱ ነውና።" 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 5፡61

ያየኸው ታላቁና የተከበረው መልአክ ሚካኤል ነበር፤ እርሱም በሕዝቡ ላይ ሥልጣን ያለውና የሚገዛቸው ነው። ሕግን በሚያምኑት ሰዎች ልብ ውስጥ ተክሏልና፤ ስለዚህም ሕጉን የሰጣቸውን ይጎበኛቸዋል፤ እንደጠበቁትም ያይ ዘንድ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 8፡25

እኔም፣ "ጌታዬ፣ አንዳንዶቹን ወደ ግንቡ ለምን ሰደደ፣ ሌሎቹንም እዚህ ተወህለት?" አልኩት። እርሱም፣ "ከእርሱ የተቀበሉትን ሕግ የተላለፉት፣ በእኔ ኃይል ቀርተዋል፣ ከኃጢአታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ፤ ሕጉን የፈጸሙትና የጠበቁት ግን ከኃይሉ በታች ናቸው።" 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 8፡27

አሁን ግን በመልአኩ ብርሃን ሰጥተሃል፣ ነገር ግን በተመሳሳይ መንፈስ። ነገር ግን ሁሉንም ነገር በትጋት ማሰብ አለብህ፤ ስለዚህ በክብር መልእክተኛ ወደ ቤትህ ተልኬአለሁና፥ ሁሉንም በኃይል ባየህ ጊዜ እንደ ቀድሞው እንዳትፈራ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9፡4

የእግዚአብሔርን ልጅ ስም ልትወስድ ምንም አይጠቅምህምና፤ ልብሳቸውንም ከእነርሱ ካልወሰድክ በቀር። እነዚህ ደናግል የእግዚአብሔር ልጅ ኃይል ናቸውና። እንዲሁ ሰው ስሙን በከንቱ ይሸከማል፥ ኃይሉንም ካልተላበሰ በቀር። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9፡122

እነዚያን ድንጋዮች ግን በእጃቸው ሲሰጡ፣ በሕንፃው ውስጥ ቀርተው አየሃቸው፤ ኃይላቸውንም ለብሰው ነበር፤ ስለዚህም አንድ ዓይነት ቀለም ያለውን ግንብ ከድንጋይ ጋር ታያለህ፤ እንደ አንድ ድንጋይም ተሠርቶ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:125

እርሱም እንዲህ አለው፥ ስለ ሁሉ ነገር በጥንቃቄ ትመረምራለህ፥ ስለ ተጣሉትም ድንጋዮች ደግሞ ስማ። እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔርን ልጅ ስም ተቀበሉ፥ በዚህም የእነዚያን ደናግል ኃይል ተቀበሉ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9፥128

ከዚያ በኋላ ግን ጥቁር ልብስ ለብሰው፣ ትከሻቸውን በነፃነት እና ፀጉራቸውን ፈትተው ያየሃቸውን ሴቶች ይያዟቸዋል፤ በውበታቸው እየተፈተኑ ፍላጎታቸውን በእነሱ ላይ አደረጉ፤ በኃይላቸውም ለብሰው የድንግሊቱን ልብስ ጣሉ፤ 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:130

የእነዚያን ሴቶች ሥራ ሁሉ ትተው የእነዚህን ደናግል ኃይል መልሰው በሥራቸው ቢመላለሱ ይገባሉ አለ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:133

«የእነዚያን የበለጠ ኃያላን የሆኑና በበሩ ማእዘኖች ላይ የቆሙትን የድንግልን ስም ስሙ» አለ። ስማቸውም ይህ ነው፤ የመጀመሪያው እምነት ይባላል፤ ሁለተኛው አህጉር፤ ሦስተኛው ኃይል፤ አራተኛው ትዕግሥት፤ ከእነዚህ በታች የቆሙት የቀሩት ደግሞ ቀላልነት፣ ንጽሕና፣ ንጽሕና፣ ደስታ፣ እውነት፣ መረዳት፣ ኮንኮርድ፣ ቸርነት ናቸው። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9፡141-142

እርሱም መልሶ፣ “እነዚህ ሐዋርያትና መምህራን የእግዚአብሔርን ልጅ ስም የሰበኩ፣ እምነቱንና ኃይሉን ከተቀበሉ በኋላ ስለሞቱ፣ ቀደም ሲል ለሞቱት ሰዎች ስለሰበኩላቸው ነው፤ ይህንንም ማኅተም ሰጥተዋቸው ነበር” አለ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9፡157

የእግዚአብሔርን ኃይል ሳያውቅ ከሚበድል ይልቅ ቸርነትን የሚከተል ኃጢአትን የሚወድ አይመስልህምን? 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:172

አምላካችንና ጌታችን፣ በሁሉም ነገር ላይ የሚገዛ፣ በፍጥረታቱ ሁሉ ላይ ሥልጣን ያለው፣ በደላችንን አያስታውስም፣ ነገር ግን ኃጢአታቸውን በሚናዘዙ ሰዎች በቀላሉ ይጸናል፤ ነገር ግን ሰው ደካም፣ ሟች፣ ደካማ፣ በኃጢአት የተሞላ፣ በሰው ላይ በቁጣው ጸንቶ ይኖራል፤ ልክ ሊያድነው ወይም ሊያጠፋው ባለው ኃይል እንደሆነ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:208

ነገር ግን ከእነርሱ አንዳንዶቹ ንስሐ ከገቡ በኋላ ይድናሉ፥ እንዲሁም እንደ እነርሱ ያሉት ሌሎች ደግሞ ንስሐ ከገቡ ይድናሉ፤ ካልሆነ ግን ኃይላቸውና ኃይላቸው ባላቸው ሴቶች ይሞታሉ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:228

አሕዛብ ሁሉ ጌቶቻቸውን የሚክዱ አገልጋዮቻቸውን ይቀጣሉና፤ የሁሉ ነገር ስልጣን ያለው ጌታ በእናንተ ላይ ምን እንደሚያደርግ ታስባላችሁ? 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:242

ስለዚህ በአንተ ላይ ያለውን ክብደትና ትሕትና ውሰድ፤ በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ክብርና ዝና እንዳለው፣ ታላቅ ሥልጣን ያለውና በሥልጣኑም ኃያል እንደሆነ ለሁሉም ንገራቸው። የንስሐ ኃይል በዓለም ሁሉ የተገለጠው ለእርሱ ብቻ ነው። እርሱ ታላቅ ሥልጣን ያለው አይመስልህምን? 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 10፡5-6

እንግዲህ ጲላጦስ ሆይ፥ ለጥያቄያችን ቦታ ካለ፥ በአንድ ወቅት ሥልጣን ስለነበረን፥ ቤቴን በጥንቃቄ ቅበረው፤ ምክንያቱም ካህናት ከመቅበር ይልቅ በአንተ መቀበራችን ተገቢ ነውና፤ ካህናትም ከጥቂት ጊዜ በኋላ፥ ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚሉት፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ፥ በቀል ይደርስባቸዋል። የሄሮድስ ደብዳቤ ለገዢው ለጲላጦስ።

እጅግ በጣም ጥሩ መረጃ ደርሶኛል፤ በዚህም ምክንያት በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ተያዝኩ። ምክንያቱም እኔ በምገዛበት በዚህ አውራጃ፣ ኢየሩሳሌም በሚባሉ ከተሞች ውስጥ፣ የአይሁድ ሕዝብ ሁሉ ኢየሱስ የሚባል አንድ ሰው አሳልፈው ሰጡኝ፤ በተደጋጋሚ ማስረጃ ሊያረጋግጡት ያልቻሉትን ብዙ ክሶች በእርሱ ላይ አቀረቡ። ነገር ግን ኢየሱስ ሰንበትን ዕረፍት ወይም በእነሱ መከበር የለበትም አለ ብሎ በአንድ መናፍቅነት ከሰሱት። በዚያ ቀን ብዙ ፈውሷል፤ ዕውሮችንም እንዲያዩ አድርጓል፤ አንካሶችም እንዲሄዱ አድርጓል፤ ሙታንን አስነስቷል፤ ለምጻሞችን አነጻ፤ ሰውነታቸውን ማንቀሳቀስ ወይም ነርቮቻቸውን ማጠንከር የማይችሉትን ሽባዎችን ፈወሰ፤ ነገር ግን መናገርና መናገር ብቻ የቻሉትን፤ እንዲሄዱና እንዲሮጡ ሥልጣን ሰጣቸው፤ በቃሉ ብቻ ድካማቸውን አስወገደ። ለአማልክት እንግዳ የሆነ ሌላ እጅግ ታላቅ ተግባር አለ፤ የሞተው ሰው መበስበስ ሲጀምርና ሰውነቱም በተወለዱ ትሎች ተበላሽቶ የውሻ ሽታ ነበረው፤ ነገር ግን በመቃብር ውስጥ ተኝቶ አይቶ እንዲሮጥ አዘዘው፥ የሞተውም በፍፁም አልዘገየም፥ ነገር ግን እንደ ሙሽራ ከእልፍኙ እንደ ሙሽራ ከመቃብር እንዲሁ በብዙ ሽቶ ተሞልቶ ወጣ። ከዚህም በላይ እንግዶችና በግልጽ አጋንንት ያደሩባቸው፥ በምድረ በዳ የሚኖሩ፥ ሥጋቸውንም የሚበሉ፥ እንደ ከብቶችና የሚሳቡ እንስሳት የሚንከራተቱ፥ ወደ ከተሞች ነዋሪዎች ተለወጠ፥ በቃልም አስተዋይ አደረጋቸው፥ ጥበበኞችና ኃያላን፥ ዝናም እንዲኖራቸው አዘጋጃቸው፥ በእነርሱም ውስጥ ከሚያጠፉት ርኩሳን መናፍስት ጠላቶች ሁሉ ጋር ምግባቸውን እየበላ፥ ወደ ባሕር ጥልቅ ጣላቸው። የገዢው የጲላጦስ ዘገባ፥ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፤ ይህም ወደ አውግስጦስ ቄሳር በሮም የተላከ ነው።

ወደ ሮማውያን ከተማ በወሰደው ጊዜ ቄሳር እንደ መጣ በሰማ ጊዜ በአማልክት መቅደስ ተቀመጠ፥ ከሴኔትም ሁሉ ከሠራዊቱም ሁሉ ከኃይሉም ብዛት ጋር ጲላጦስን በበሩ እንዲቆም አዘዘ። ቄሳርም። አንተ ክፉ ሰው፥ በዚያ ሰው የተደረገውን እነዚህን ታላላቅ ተአምራት ባየህ ጊዜ፥ ለምን እንዲህ ለማድረግ ደፈርህ? ክፉ ሥራ ለማድረግ በድፍረት ዓለምን ሁሉ አጠፋህ አለው። ጲላጦስም፦ ንጉሥና ራስ ገዝ ሆይ፥ እኔ በእነዚህ ነገሮች አልበደልሁም፥ ነገር ግን የአይሁድ ሕዝብ ፈጻሚዎችና ኃጢአተኞች ናቸው። ቄሳርም። እነዚህስ እነማን ናቸው? ጲላጦስ፦ ሄሮድስ፥ አርኬላዎስ፥ ፊልጶስ፥ ሐና፥ ቀያፋም፥ የአይሁድም ሕዝብ ሁሉ አለ። ቄሳርም። ዓላማቸውን ለምን ፈጸምህ? ጲላጦስም፦ ሕዝባቸው ዓመፀኛና ዓመፀኛ ነው፥ ለሥልጣንህም የማይገዛ ነው። ቄሳርም እንዲህ አለው፦ “አሳልፈው በሰጡህ ጊዜ አስጠብቀው ወደ እኔ ልትልከው ይገባህ ነበር፤ አንተም በአንተ ሪፖርት እንደ ተናገርከው ጻድቅና ታላላቅና መልካም ተአምራትን ያደረገ እንዲህ ያለውን ሰው እንዲሰቅሉት አልፈቀድክም።” 1 ኢየሱስ የአይሁድ ንጉሥ ክርስቶስ መሆኑ በእነዚህ ተአምራት ተገለጠ። የጲላጦስ ችሎትና ፍርድ

በበዓላቸው ቀን ከቂጣ እንጀራ በፊት ለሕዝቡ አሳልፎ ሰጠው። ጌታንም ይዘው እየሮጡ ገፋፉትና፦ የእግዚአብሔርን ልጅ እንጎትተው፥ በእርሱ ላይ ሥልጣን አግኝተን እንግደለው አሉ። ሐምራዊ ልብስም ለብሰው በፍርድ ወንበር ላይ አኖሩት፥ የእስራኤል ንጉሥ ሆይ፥ በጽድቅ ፍረድ አሉ። ከእነርሱም አንዱ የእሾህ አክሊል ይዞ በጌታ ራስ ላይ አደረገው። ሌሎችም ቆመው በዓይኑ ተፉ፥ ሌሎችም ጉንጩን መታ፤ ሌሎችም በሸምበቆ ወጉት፥ ሌሎችም፦ በዚህ ክብር የእግዚአብሔርን ልጅ እናክብር እያሉ ገረፉት። የጴጥሮስ ወንጌል 1፥3

ቀትርም ነበረ፥ በይሁዳም ሁሉ ጨለማ ሆነ፤ እርሱም ገና በሕይወት ሳለ ፀሐይ እንዳትጠልቅ ተጨነቁና ተጨነቁ፤ ምክንያቱም ፀሐይ በተገደለው ላይ እንዳትጠልቅ ተጽፎላቸዋል። ከእነርሱም አንዱ፦ ከሆምጣጤ ጋር ሐሞት ስጡት አለ። ቀላቅለውም አጠጡት፥ ሁሉንም ፈጸሙ፥ ኃጢአታቸውንም በራሳቸው ላይ ፈጸሙ። ብዙዎችም ሌሊት እንደ ሆነ መስሎአቸው በመብራት ዞሩ፥ ወደቁ። ጌታም፦ ኃይሌ፥ ኃይሌ፥ አንተ ትተኸኛል፡ ብሎ ጮኸ። በተናገረም ጊዜ ተነሣ። በዚያም ሰዓት የኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ መጋረጃ ከሁለት ተቀደደ። የጴጥሮስ ወንጌል 1፡5

# የተረሱ የኤደን መጻሕፍት

እግዚአብሔር ሆይ፣ አንተ እንቅልፍ እንዲወስደው አድርገኸዋልና፣ ከጎኑም አጥንትን ወስደህ፣ በመለኮታዊ ኃይልህም ሥጋውን መልሰሃል። አጥንቱንም ወስደህ እንደ እርሱ ብሩህ ሴት፣ በልብ፣ በማስተዋልና በቃል፣ በሥጋም እንደ እርሱ ፈጠርኸኝ፤ በቸርነትህና በኃይልህም እንደ ፊቱ አምሳል ፈጥረኸኛል። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 5:9-10

ነገር ግን በዚህች እንግዳ ምድር ለመኖር ስትመጣ፣ የእንስሳትህ አካል ያለ ምድራዊ ምግብ በምድር ላይ ሊኖር አይችልም ነበር፣ ያጠነክረውና ኃይሉን ይመልስ ነበር። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 40:2

ከዚያም አዳም ሔዋንን እንዲህ አላት፡- “ይህችን እሳት ተመልከት፤ የፍጥረትን ገደብ ተላልፈናል፤ ሁኔታችንንም ቀይረናል፤ ተፈጥሮአችንም ተለውጧል። እሳቱ ግን በተፈጥሮው አልተለወጠም፤ ከፍጥረትም አልተለወጠም። ስለዚህ አሁን በእኛ ላይ ሥልጣን አለው፤ ወደ እርሱም ስንቀርብ ሥጋችንን ያቃጥላል። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 44፡9

እግዚአብሔርም ለሔዋን እንደገና እንዲህ አላት፡- “ከዛፉ በምትበሉበት ጊዜ ዓይኖቻችሁ ይከፈታሉ፥ መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንደ አማልክትም ትሆናላችሁ። እነሆም፥ ሰውነታችሁን በእሳት አቃጥሎአል፥ የእሳትንም ጣዕም አቀመስኋችሁ፤ የእሳትንም ቃጠሎና ክፉውን፥ በእናንተም ላይ ያለውን ኃይል አሳያችኋለሁ።” 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 46፡6

እነሆ፣ እስክትመጣና እስክታየውና ድካሙን እስክታይ ድረስ አስሬዋለሁ፤ ከእርሱ ጋር ምንም ኃይል አይቀርለትም። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 51:10

ነገር ግን በጎ ነገርን ሁሉ የሚጠላው ሰይጣን ጸሎታቸውን እንዲያጠናቅቁ አልፈቀደላቸውም። ምክንያቱም ሰራዊቱን ጠርቶ ሁሉም መጡ። ከዚያም እንዲህ አላቸው፡- እኛ ያታለልናቸው አዳምና ሔዋን በሌሊትና በቀን ወደ እግዚአብሔር ለመጸለይና እንዲያድናቸው ለመለመን ተስማምተዋል፤ እስከ አርባኛው ቀን ድረስ ከዋሻው ስለማይወጡ። ሁለቱም እንደተስማሙ ጸሎታቸውን ስለሚቀጥሉ ከእጃችን ያድናቸዋል፤ ወደ ቀድሞ ሁኔታቸውም ይመልሳቸዋል። ሠራዊቱም፡-ጌታችን ሆይ፥ የፈለግኸውን ታደርግ ዘንድ ኃይል የአንተ ነው፡ 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 59፡1-2

እንግዲህ እነዚህ ዛፎች ወዲያውኑ ያደጉት ለእሱ ብቻ አይደለም፤ ነገር ግን ማረኝህና እንዲያድጉ አዘዝኋቸው። እነሱም በቅርንጫፎቻቸው እንድትሸፈኑና እረፍት እንድታገኙ ሁለት ትላልቅ ዛፎች ሆኑ፤ ኃይሌንና ድንቅ ሥራዬንም እንድታዩ። እንዲሁም የሰይጣንን ክፋትና ክፉ ሥራዎቹን ላሳያችሁ፣ ከገነት ከወጣችሁበት ጊዜ ጀምሮ ለዘላለም፣ አንዳች ጉዳት ከማድረስ አላቆመም፣ አንድም ቀን። ነገር ግን በእናንተ ላይ ሥልጣን አልሰጠሁትም። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 63፡9-10

እግዚአብሔር ሆይ፣ ድንቅ ሥራዎችህን እናውቃለንና፤ ታላቅ እንደሆኑና በኃይልህም አንድ ነገር ከሌላ ሰው ፈቃድ ማውጣት እንደምትችል እናውቃለንና። ኃይልህ ድንጋዮችን ዛፎች፣ ዛፎችንም ድንጋዮች ሊያደርጋቸው ይችላልና። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 63:14

ከዚያም መልአኩ ከአዳምና ከሔዋን ሄደ፤ እነሱም ረሃባቸውን እስኪያረኩ ድረስ በለስን ከበሉ በኋላ ቀሩት። ከዚያም የቀረውን አስቀመጡት፤ ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይል፣ በለስ እንደበፊቱ ጠገቡ፤ እግዚአብሔር ስለባረካቸው። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 64፡8

በዚያም ዛፍ አዩ፥ በላዩም ጠንካራ መና አገኙ፥ በእግዚአብሔርም ኃይል ተደነቁ። መላእክትም በተራቡ ጊዜ መናውን እንዲበሉ አዘዟቸው። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 68:8

እግዚአብሔር ሆይ፣ ያለትእዛዝህ እንዳንተዋቸው እዘዘን፤ እንዳታጠፋን፤ ትእዛዝህን ባትሰጠን እንበረታለን፤ የሰይጣንንም ምክር እንከተላለን፤ አንተም ዳግመኛ ታጠፋናለህ። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 72:22

አዳም ግን መጥቶ የሕፃኑን መልከ መልካምነት፣ ውበቱንና ፍጹም ቁመናውን ባየ ጊዜ በእርሱ ደስ አለው፥ ስለ አቤልም ተጽናና። ከዚያም ልጁን ሴት ብሎ ሰየመው፤ ትርጉሙም "እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰምቶ ከመከራዬም አዳነኝ" ማለት ነው። ነገር ግን "ኃይልና ብርታት" ማለት ነው። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 2፡3

አዳም ሆይ፣ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ስለራሱ የተናገረውን ተመልከቱ! እግዚአብሔር ጥቁር ሊሆን ይችላልን? እግዚአብሔር የሴት መልክ ይይዛልን? ከእግዚአብሔር የበለጠ ጠንካራ አለ? እና ሊሸነፍ ይችላልን? 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 4፡4

ከዚያ በኋላ፣ ከመሠዊያው ሲወርድ፣ መስዋዕቱን ከጨረሰ በኋላ፣ ሰይጣን በብርሃን የሚያበራ፣ በእጁ የብርሃን በትር ይዞ፣ ራሱም የብርሃን መታጠቂያ ታጥቆ በሚያምር መልአክ መልክ ታየው። ምክንያቱም በዓለማችን አምላክ የለንም፤ ነገር ግን ሁላችንም አማልክት ነን፤ ሁላችንም ከብርሃን ነን፣ ሰማያዊ፣ ኃያል፣ ብርቱ እና ክቡር ነን። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 5፡4፣11

አዳም ለሴት የሰጠውን ትእዛዝ ሲጨርስ፣ እግሮቹ ተፈታ፣ እጆቹና እግሮቹም ኃይላቸውን አጥተዋል፣ አፉም ዲዳ ሆነ፣ ምላሱም መናገር ተወ። ዓይኖቹን ጨፈነና መናፍስትን ሰጠ። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 9፡1

ከዚያም የሴት እግሮች ተፈቱ፤ እጆቹና እግሮቹም ኃይላቸውን አጥተዋል፤ አፉም ዲዳ ሆነ፤ መናገርም አልቻለም፤ ነፍሱንም ሰጠ፤ በዘጠኝ መቶ አስራ ሁለተኛው ዓመቱ ማግስት ሞተ፤ በአቢብ ወር በሃያ ሰባተኛው ቀን፤ ሄኖክ በዚያን ጊዜ የሃያ ዓመት ልጅ ነበር። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 12፡13

ላሜሕም አዘነለት፥ እርሱም፡- በእውነት ብቻውን ሲሆን በዚህ ስፍራ ሰዎች ሊሸነፉ ይችላሉ። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 13:3

አሁን ግን እግዚአብሔር ሆይ፣ ከዚህ ትውልድ፣ ከእነዚህ አጋንንት እንዳዳንከኝ፣ አሁን ከምኖርበት ዘር እንድታድነኝ እለምንሃለሁ። ከመካከላቸው እንዲያወጣኝ መልአክህን ላክ፤ ከመካከላቸው የማምለጥ ኃይል የለኝምና። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 17፡47

ነገር ግን በዚህ ጊዜ ወደ ዋሻው በገቡ ጊዜ ያሬድን አላገኙትም፤ ነገር ግን መብራቱን ጠፍቶ የአባቶቹንም አስከሬን ተበትነው አገኙት፤ በእግዚአብሔር ኃይልም “ሰይጣን ልጃችንን ቃየንን እንዳጠፋው ሊያጠፋው ፈልጎ ልጃችንን በመልአክ አታለለው” የሚሉ ድምፆች ተሰሙ። እንዲሁም “የሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር ሆይ፣ ልጃችንን ከሰይጣን እጅ አድነው፣ በፊቱ ታላቅና የሐሰት ምሥጢርን ከሠራው ከሰይጣን እጅ አድነው” አሉ። እንዲሁም በእግዚአብሔር ኃይል ስለ ሌሎች ጉዳዮች ተናገሩ። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 18፡2-3

በዚያን ጊዜ ሁሉም ድምጾች ቆሙ፤ ልክ እንደ እግዚአብሔር ኃይል ለያሬድ የተናገረው የአባታችን አዳም ድምፅ ብቻ ነው፣ ልክ እንደ ወዳጁ፣ “ልጄ ያሬድ ሆይ፣ ከሰይጣን እጅ ስላዳነህ ለእግዚአብሔር ስጦታ አቅርብ፤ እነዚያንም

መሥዋዕቶች ስታቀርብ፣ እኔ ባቀረብኩት መሠዊያ ላይ ታቀርባቸዋለህ። እንግዲህ ሰይጣንን ተጠንቀቅ፤ ሊያጠፋኝ እየፈለገ በመልኮቱ ብዙ ጊዜ አሳስቶኛልና፤ እግዚአብሔር ግን ከእጁ አዳነኝ።” 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 18፡10

ሰዎችም እንደተሸነፉ ባዩ ጊዜ፥ ያልተሸነፉ ሌሎችንም ባዩ ጊዜ፥ የተሸነፉት ወደ ጌኑን መጡ፥ ከእርሱም ጋር ተሸሸጉ፥ እርሱም ተባባሪዎቹ አደረጋቸው። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 20፡9

ነገር ግን ልጆቻችሁ የእግዚአብሔርንና የአባቶቻችንን ትእዛዝ ስለተላለፉ፣ ከእነርሱ የተቀበልነውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለተላለፉ፣ በእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ቅዱስ ተራራ ላይ እንደማይተዋችሁ አውቃለሁ። 2ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 21፡5

ከመላእክትም አንዱ ከሥርዓቱ ጋር ዞር ብሎ፣ ዙፋኑን ከምድር ደመና በላይ ከፍ ለማድረግ፣ ከእኔ ኃይል ጋር እኩል እንዲሆን የማይቻል ሀሳብ አሰበ። የሄኖክ ምስጢሮች 29፡3

እግዚአብሔር ሆይ፣ ሰው ከእውቀትህ ወዴት ሊሸሽግ ይችላል? ሥራችን በእጃችን ሥራ መልካም ወይም ክፉ ለማድረግ በራሳችን ምርጫ እና ኃይል የተገዛ ነው፤ በጽድቅህም የሰውን ልጆች ትጎበኛለህ። መዝሙረ ዳዊት 9

እግዚአብሔር ሆይ፣ በእውነት ከማመስገን በቀር ማን ኃያል ነው? ስምህን ከማመስገን በቀር ኃያል ሰው ማን አለ? የሰሎሞን መዝሙር 15

አምላኬ ሆይ፥ ማንም ሰው መቅደስህን አይለውጥም፤ ሊለውጠውና በሌላ ቦታ ሊያኖረው አይችልም፤ ምክንያቱም በእርሱ ላይ ሥልጣን የለውምና፡ የሰሎሞን መዝሙሮች 4፡1-2

ኃይሉን ተናዘዙ፤ ጸጋውንም ግለጡ። ሃሌሉያ። የሰሎሞን መዝሙሮች 7:28

ምክንያቱም ማኅተሙን ሊፈቱ አልተፈቀደላቸውም፤ ምክንያቱም ከማኅተሙ በላይ የነበረው ኃይል ከእነርሱ ይበልጣልና። የሰሎሞን ኦድስ 23:8

ምልክቱንም አሳየው፤ በብርሃኑም መራኝ፥ የኃይሉንም በትር ሰጠኝ፤ የአሕዛብን አሳብ እቆጣጠር ዘንድ፥ የኃያላንንም ኃይል ያዋርዱ ዘንድ፥ በቃሉም ጦርነትን እሠራ ዘንድ፥ በኃይሉም ድልን እወስድ ዘንድ። የሰሎሞን መዝሙሮች 29፡7-9

ለብፁዓን ከልባቸው ደስታ አለ፥ በእርሱም ከሚኖረው ብርሃን አለ፤ ከእውነትም የመነጨ ቃል፥ በልዑል ቅዱስ ኃይል ይበረታልና፤ ለዘላለምም ለዘላለም አይታወክም። ሃሌ ሉያ። የሰሎሞን መዝሙሮች 32:1-2

ታላላቅ ወንዞች የእግዚአብሔር ኃይል ናቸው፤ የሰሎሞን መዝሙሮች 39፡1

በዚህ ስብስብ ውስጥ ካሉት እጅግ አስደናቂ እና ጥንታዊ ግኝቶች አንዱ በሆነው በአሪስቴያስ ደብዳቤ ውስጥ፣ ከአዳምና ከሔዋን በጣም ርቀን መጥተናል፣ ከጥፋት ውሃ በጣም ርቀን። ይህ ጽሑፍ ምድርን እንደገና የሞላባትን የሰው ልጅ የመቋቋም አቅም የሚያሳይ ትዕይንት ያቀርባል፣ ይህም ኃያላን መንግሥታት በክብርና በክብር ይኖራሉ። የአሪስቴየስ ደብዳቤ መግቢያ

አእምሮን ሊጠቅሙ የሚችሉ ነገሮችን እውቀት ለማግኘት በጣም ጓጉተሃልና፣ በኃይልህ ያለውን መረጃ ሁሉ ላካፍልህ ግዴታ እንዳለብኝ ይሰማኛል። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 1፡7

ሁሉን ቻይ በሆነው እግዚአብሔር እጅግ ተከብረሃል፤ ከአባቶችህም ሁሉ በላይ በክብር ከፍ ከፍ አድርገሃል፤ በኃይልህ ታላቅ የምስጋና መሥዋዕት ማቅረብህ ተገቢ ነው። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 1:36

የአዋጁን ቅጂ ማስገባት ጠቃሚ ይመስለኛል፤ ምክንያቱም በዚህ መንገድ እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን እጅግ ብዙ ሕዝብ ለማዳን ሥልጣን የሰጠው የንጉሡ ግርማ ግልጽና የበለጠ ግልጽ ይሆናል። የአሪስቴስ ደብዳቤ 1:40

በግዛታችን ውስጥ በፋርሳውያን በሥልጣናቸው ወቅት ከኢየሩሳሌም የተወሰዱ ብዙ አይሁዳውያን ስላሉ እና ከአባቴ ጋር እንደ ምርኮኛ ወደ ግብፅ የመጡ ብዙ አይሁዳውያን ስላሉ - ከእነዚህም ውስጥ ብዙዎቹን በሠራዊቱ ውስጥ አስቀመጠ እና ከወትሮው የበለጠ ደመወዝ ከፈለላቸው፤ የመሪዎቻቸውንም ታማኝነት ሲያረጋግጥ ምሽጎችን ሠራና የአገሬው ተወላጅ ግብፃውያን በእነሱ እንዲፈሩ በእጃቸው አኖራቸው። የአርስቴየስ ደብዳቤ 2:16

ምክንያቱም በመጀመሪያ አንድ አምላክ ብቻ እንዳለና ኃይሉም በአጽናፈ ዓለም ሁሉ እንደሚገለጥ አረጋግጧል፤ ምክንያቱም እያንዳንዱ ቦታ በሉዓላዊነቱ የተሞላ ነው፤ በምድርም ላይ በሰዎች በተሰወረ መልኩ የሚሠሩት ነገሮች ሁሉ ከእርሱ እውቀት የራቁ አይደሉም። ምክንያቱም ሰው የሚያደርገው ሁሉ ወደፊትም የሚሆነው ሁሉ ለእርሱ ግልጽ ነው። እነዚህን እውነቶች በጥንቃቄ በመረዳትና ግልጽ በማድረግ፣ አንድ ሰው ክፉ ለማድረግ ቢያስብም እንኳ - በእርግጥ ስለመፈጸም ምንም ሳይናገር -- ከመታወቅ እንደማያመልጥ አሳይቷል፤ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይል ሕጉን ሁሉ እንደሞላ ግልጽ አድርጓል። ከጅምሩ ጀምሮ፣ ከእኛ በስተቀር ሁሉም የሰው ልጆች በብዙ አማልክት መኖር እንደሚያምኑ አሳይቷል፤ ምንም እንኳን እነሱ ራሳቸው በከንቱ ከሚያመልኳቸው ፍጥረታት እጅግ የሚበልጡ ቢሆኑም። የአርስቲያስ ደብዳቤ 6:6-9

በአጠቃላይ ሲታይ፣ ሁሉም ነገር በተፈጥሮአዊ ማንነታቸው ተመሳሳይ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉም በአንድ ኃይል የሚተዳደሩ በመሆናቸው፣ ነገር ግን በእያንዳንዱ ግለሰብ ጉዳይ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን ከመጠቀም የምንቆጠብበት እና የሌሎችን የጋራ ጥቅም የምንወድበት ጥልቅ ምክንያት አለ። የአሪስቴስ ደብዳቤ 6:23

ስለዚህ ከላይ የተጠቀሱት ክፍሎች በመለኮታዊ ኃይል ፍጹም በሆነ ጥበብ አንድ ላይ እንደሚቆዩ እንድናስታውስ ይመክረናል። የአሪስቴስ ደብዳቤ 6:44

ምክንያቱም ስለ ስጋና መጠጥ እንዲሁም ስለ ልዩ የመነካካት ጉዳዮች በሚሰጠው መመሪያ፣ ምንም ነገር ሳናስብ እንዳንሰማ ወይም እንዳንሰማ ወይም የማመዛዘንን ኃይል አላግባብ በመጠቀም ወደ ኢፍትሃዊነት እንዳንመለስ ያዝናል። የአሪስቴስ ደብዳቤ 6:52

ይህንን መልስ በመቀበል፣ እንዴት ለጠላቶቹ አስፈሪ ነገር ሊሆን እንደሚችል ሌላ ሰው ጠየቀ። እርሱም እንዲህ ሲል መለሰ፣ “ብዙ የጦር መሳሪያዎችንና ኃይሎችን ይዞ እያለ እነዚህ ነገሮች ዘላቂና አሳማኝ ውጤት ለማምጣት አቅም እንደሌላቸው ካስታወሰ። እግዚአብሔር እንኳን በሰዎች አእምሮ ውስጥ ፍርሃትን ስለሚያስገባና የኃይሉን ታላቅነት ለማሳየት ብቻ ነው።” ይህ ሰው ንጉሡ አመስግኖ ለሚቀጥለው “በሕይወት ውስጥ ከፍተኛው መልካም ነገር ምንድን ነው?” አለው። እርሱም “እግዚአብሔር የአጽናፈ ዓለሙ ጌታ መሆኑን ማወቅ፣ እና በምርጥ ስኬቶቻችን ስኬት የምናገኘው እኛ ባንሆንም በኃይሉ ሁሉንም ነገር ወደ ፍጻሜ የሚያመጣና ወደ ግብ የሚመራን እግዚአብሔር መሆኑን ማወቅ” ሲል መለሰ። የአርስቴየስ ደብዳቤ 7:42-45

የኤሪትሪያ ፈላስፋ የሆነው ማኔዴሞስ እንዲህ አለ፡- “እውነት ነው ንጉሥ ሆይ፣ ምክንያቱም አጽናፈ ዓለም የሚተዳደረው በሥልጣን ስለሆነና ሰው የእግዚአብሔር ፍጥረት መሆኑን በትክክል ስለምናስተውል፣ የንግግር ኃይልና ውበት ሁሉ ከእግዚአብሔር የመነጨ ነው”። የአሪስቴስ ደብዳቤ 7፡54

ንጉሡም አመስግኖት ከዚያም ሌላ ሰው እውነትን እንዴት መጠበቅ እንደሚችል ጠየቀው። ለጥያቄው መልስ ሲሰጥ፣ ውሸት በሰዎች ሁሉ ላይ በተለይም በነገሥታት ላይ ታላቅ ውርደት እንደሚያመጣ በመገንዘብ ነው። የፈለጉትን ለማድረግ ኃይል ስላላቸው ለምን ወደ ውሸት ይመለሳሉ? ከዚህ በተጨማሪ ንጉሥ ሆይ፣ እግዚአብሔር እውነትን የሚወድ መሆኑን ሁልጊዜ ማስታወስ አለብህ። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 8፡6-7

እስከምወስን ድረስ፣ የሚከተለውን መደምደሚያ ላይ ደርሻለሁ። ንጉሥ ሆይ፣ በተቻለህ መጠን፣ ቃላትህንና ድርጊቶችህን በአምልኮ ሥርዓት መምራት አለብህ፤ ይህም በጎነትን እየጠበቅክ እንደሆነና በምክንያት ምክንያት ራስህን ለማርካት ፈጽሞ እንደማትመርጥ እና ኃይልህን አላግባብ በመጠቀም ጽድቅን እንደማታስከብር እንዲሰማህ ነው። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 8፡21

ንጉሡ በእነዚህ ቃላት ተደስቶ ቀጣዩን “ከቅናት እንዴት ሊላቀቅ ቻለ?” ሲል ጠየቀ። ከአጭር ጊዜ ቆይታ በኋላም “በመጀመሪያ ደረጃ ለነገሥታት ሁሉ ክብርና ብዙ ሀብት የሚሰጠው እግዚአብሔር መሆኑን እና ማንም በራሱ ኃይል ንጉሥ እንዳልሆነ ብታስቡ። ሰዎች ሁሉ ይህንን ክብር ሊጋሩ ይፈልጋሉ ነገር ግን የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ አይችሉም!” ሲል መለሰ። የአርሴያስ ደብዳቤ 8፡29-30

ንጉሡም በደግነት አነጋገረው፤ ከዚያም ቀጥሎ “ውበትን በዋጋ የሚመስለው ምንድን ነው?” ሲል ጠየቀው። እርሱም “እግዚአብሔር ሆይ፤ ምክንያቱም የውበት ቀዳሚ መልክ ነውና፣ ኃይሉም የእግዚአብሔር ስጦታ በሆነው በፍቅር ላይ ነው። ይህንንም የሕይወትን በረከቶች ሁሉ አግኝተኸዋል።” የአርጤያስ ደብዳቤ 8፡39-40

በማግስቱም ለግብዣው ተመሳሳይ ዝግጅት ተደረገ፤ ንጉሡም አጋጣሚ እንደተፈጠረ፣ ከጎናቸው ለተቀመጡት ሰዎች ጥያቄ ማቅረብ ጀመረ፤ የመጀመሪያውንም “ጥበብ መማር ትችላለችን?” አለው። እርሱም “ነፍስ በመለኮታዊ ኃይል መልካምን ሁሉ ለመቀበልና ተቃራኒውን ለመቃወም እጅግ የተዋቀረች ናት” አለ። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 9፡1-2

በማግስቱ፣ እድሉ ሲቀርብለት፣ ንጉሡ ለሚቀጥለው ሰው፣ “እጅግ የከፋው የቸልተኝነት ዓይነት ምንድን ነው?” ሲል ጠየቀው። እርሱም መልሶ፣ “አንድ ሰው ለልጆቹ ግድ የማይሰጥና በትምህርታቸው ላይ ከፍተኛ ጥረት የማያደርግ ከሆነ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምንጸልየው ለራሳችን ሳይሆን ለልጆቻችን በረከት ሁሉ የእነርሱ እንዲሆን ነው። ልጆቻችን ራሳቸውን እንዲገዙ ያለን ፍላጎት የሚፈጸመው በእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው።” የአርስቴዎስ ደብዳቤ 9:22-23

ንጉሡም ስምምነቱን ገለጸና ቀጣዩን “ከስህተት እንዴት ነፃ ሊሆን ይችላል?” ሲል ጠየቀው። እርሱም “ሁልጊዜ በአስተሳሰብ ብትሠራና ስም አጥፊዎችን ማመን ባትችልም፣ ነገር ግን የተነገሩህን ነገሮች ለራስህ ካረጋገጥክ፣ የተጠየቁህንም ጥያቄዎች በራስህ ፍርድ ብትወስንና በፍርድህ ብርሃን ሁሉንም ነገር ብትፈጽም፣ ከስህተት ትነጻለህ፤ ንጉሥ ሆይ፣ ነገር ግን የእነዚህ ነገሮች እውቀትና ልምምድ የመለኮታዊ ኃይል ሥራ ነው። በእነዚህ ቃላት ተደስቶ፣ ንጉሡ ሌላውን “ከቁጣ እንዴት ነፃ ሊሆን ይችላል?” ሲል ጠየቀው። ለጥያቄውም ሲመልስ “በሁሉም ላይ ሞትን እንኳን የማድረስ ሥልጣን እንዳለው ቢያውቅ፣ ለቁጣም ቢሰጥ፣ ጌታ ስለ ሆነ ብቻ ብዙዎችን ሕይወት ቢያጣ ከንቱና አሳዛኝ እንደሚሆን” አለ። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 9፡28-31

ንጉሡም ጥሩ መልስ እንደሰጠ ተናገረና ቀጥሎ ያለውን ሰው “መልካም ምክር ምንድን ነው?” ሲል ጠየቀው። ሁልጊዜም ሆነ በተገቢው ሁኔታ መልካም ለማድረግ፣ ከራሳችን ፖሊሲ ጋር የሚጠቅመውን ነገር ከተቃራኒው አመለካከት መቀበል ከሚያስከትላቸው ጎጂ ውጤቶች ጋር በማወዳደር እያንዳንዱን ነጥብ በመመዘን በሚገባ ምክር እንድንሰጥና ዓላማችን እንዲሳካ አስረዳ። ከሁሉም በላይ ደግሞ፣ በእግዚአብሔር ኃይል እያንዳንዱ እቅድህ ፍጻሜውን ያገኛል ምክንያቱም እግዚአብሔርን ትፈራለህ። የአርጤያስ ደብዳቤ 9:33-34

ንጉሡም አመሰገነውና ሌላ ሰውን ጠየቀው፤ የንግግር ዓላማ ምንድን ነው? እርሱም መልሶ፣ “ተቃዋሚህን ስህተቶቹን በተደራጀ የክርክር ሠራዊት ውስጥ በማሳየት ማሳመን ነው። በዚህ መንገድ ሰሚህን ታሸንፋለህ፤ እሱን በመቃወም ሳይሆን እሱን በማሳመን በማመስገን ነው። እናም ማሳመን የሚፈጸመው በእግዚአብሔር ኃይል ነው።” የአርስቴዎስ ደብዳቤ 9:51-52

ንጉሡም በዚህ መልስ ተደሰተና ሌላ ሰውን ጠየቀ፤ “በምን ሁኔታ ውስጥ አንድ ሰው ሊያዝን ይገባል?” ጓደኞቻችን በሚደርሱባቸው መጥፎ አጋጣሚዎች፣ ረጅምና የማይሻሩ መሆናቸውን ስናይ መለሰ። ምክንያታዊነት ለሞቱትና ከክፉ ነገር ነፃ ለሆኑት እንድናዝን አይፈቅድልንም፤ ነገር ግን ሰዎች ሁሉ ስለራሳቸውና ስለራሳቸው ጥቅም ብቻ ስለሚያስቡ ያዝናሉ። ከክፋት ሁሉ ማምለጥ የምንችለው በእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው! የአርስቴዎስ ደብዳቤ 9:55-56

ንጉሡም ጥሩ መልስ እንደሰጠና ሌላ ሰውን “ማድነቅ የሚገባው ማን ነው?” ሲል ጠየቀው። እርሱም “ስም፣ ሀብትና ኃይል የተላበሰ፣ እንዲሁም እንደዚሁም ሁሉን የሚተካከል ነፍስ ያለው ሰው” ሲል መለሰ። አንተ ራስህ እነዚህን ነገሮች እንድታስብ በሚያደርግህ በእግዚአብሔር እርዳታ እጅግ አድናቆት የሚገባህ መሆንህን በተግባርህ ታሳያለህ። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 10፡11-12

ምክንያታዊነት የምግብ ፍላጎትን የመግታት ኃይል የለውም? በእኔ አስተያየት እንደዚያ ነው። ምክንያታዊነት ቁጣቸውን የመግታት ኃይል ባይኖረው ኖሮ እንዲህ አይል ነበር። 4 መቃብያን 1፡28፣47

ከእናንተ መካከል የክፋት ባህሪን ማስወገድ አትችሉም፣ ነገር ግን ምክንያታዊነት በክፋት ከመሸነፍ ይልቅ ኃይለኛ አጋራቸው ሊሆን ይችላል። 4 መቃብያን 2፡5

አፖሎኒየስ የጉዳዩን ዝርዝር ሁኔታ ከመረመረ በኋላ፣ ስምዖንን ለንጉሡ ላሳየው ታማኝ አገልግሎት አመስግኖታል፣ ወደ ሴሉከስ ቤተ መንግሥት በፍጥነት በመሄድ ውድ የሆነውን ሀብት ገለጠለት፤ ከዚያም ጉዳዩን የመቆጣጠር ሥልጣን ከተቀበለ በኋላ ወዲያውኑ ወደ አገራችን ገባ፣ ከተረገመው ስምዖንና በጣም ኃይለኛ ሠራዊት ጋር በመሆን፣ በንጉሡ ትዕዛዝ እዚያ እንዳለ አስታውቋል፤ በግምጃ ቤቱ ውስጥ ያሉትን የግል ገንዘቦች ለመውሰድ። 4 መቃብ 2፡20

አንጾኪያም ወደ እርሱ ተመልክቶ እንዲህ አለው፡- “አንተ የተከበርክ ሰው፣ ስቃዩ ከመጀመሩ በፊት የአሳማ ሥጋ እንድትበላና ሕይወትህን እንድታድን ይህንን ምክር እሰጥሃለሁ፤ ምክንያቱም ዕድሜህንና ግራጫ ፀጉርህን አከብራለሁ፤ ምንም እንኳን ለረጅም ጊዜ ብለብሳቸውም አሁንም ከአይሁድ ሃይማኖት ጋር መጣበቅህ ፈላስፋ እንዳልሆንክ አድርጎኛል... ይህንንም አስብበት፤ ዓይንህ በዚህ ሃይማኖትህ ላይ የሆነ ኃይል ቢኖርም፣ በግድ ለተፈጸመው ኃጢአት ሁልጊዜ ይቅር ይልህሃል።” 4 መቃብያን 2፡38፣42

እንግዲህ፣ ከጥያቄ በላይ፣ በመንፈስ አነሳሽነት የተነገረው ምክንያት በስሜቶቹ ላይ የበላይ ነው፤ ምክንያቱም ምኞቱ ወይም ስቃዩ በምክንያቱ ላይ ቢያሸንፍ ኖሮ፣ ይህንን የላቀ ኃይላቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ልንሰጣቸው በገባን ነበር። አሁን ግን ምክንያቱ ምኞቱን ካሸነፈ በኋላ፣ እነሱን የማዘዝ ኃይልን በአግባቡ እንገልጸዋለን። 4 መቃብያን 3፡19-20

የእሳት ኃይል ስለታም እና ጥብቅ ነውና፣ እናም ሰውነታቸውን በፍጥነት እንዲፈርስ አድርጓል። 4 መቃብያን 6:40

ሆኖም ግን፣ ለእናቷ ውስጣዊ ስሜት ለመገዛት ብዙ ፈተናዎች ቢገጥሟትም፣ አስፈሪው የተለያዩ ስቃዮች ምክንያቷን የመቀየር ኃይል አልነበራቸውም፤ ነገር ግን እናቱ እያንዳንዱን ልጅ ለብቻው እና ሁሉም በአንድ ላይ ለሃይማኖታቸው እንዲሞቱ አሳሰበች። 4 መቃብያን 7፡8

እነዚህ ሰዎች ለእግዚአብሔር ሲሉ ራሳቸውን ቀድሰው፣ ይህንን ክብር ብቻ ሳይሆን፣ ጠላት በሕዝባችን ላይ ሥልጣን የሌለውን ክብርም አግኝተዋል፣ አምባገነኑም ቅጣትን ተቀብሏል፣ አገራችንም ጸድታለች፣ የሕዝባችንን ኃጢአት ቤዛ ሆኖላቸዋል፤ በእነዚህም ጻድቃን ደምና በሞታቸው ማስተሰረያ፣ መለኮታዊው አምላክ ቀድሞ ክፉ ድርጊት የተፈጸመባትን እስራኤልን አዳነ። 4ኛ መቃብያን 8፡15

ከዚያም ሃይቃር ሄዶ የእህቱን ልጅ ናዳንን አቀረበለት። እርሱም ሰገደለት፤ ስልጣንና ክብርም ተመኘለት። ወደ እርሱም ተመለከተውና አደነቀው፤ በእርሱም ተደሰተ፤ ሃይቃርንም፡- ይህ ልጅህ ነውን? ሃይቃር ሆይ፣ እግዚአብሔር ይጠብቀው ዘንድ እጸልያለሁ። እኔንና አባቴን ሳርሃዱምን እንዳገለገልክልኝ ሁሉ ይህ ልጅህም ያገልግለኝ፤ ግዴታዬን፣ ፍላጎቴንና ንግዴንም ይፈጽምልኝ፤ እኔም አከብረውና ስለ አንተ ኃይል አደርገዋለሁ። ሃይቃርም ለንጉሡ ሰገደና፡- ጌታዬ ንጉሥ ሆይ፥ ራስህ ለዘላለም ሕያው ይሁን! ልጄን ናዳንን ታጋሽ እንድትሆንና ስህተቶቹንም እንደ አስፈላጊነቱ እንዲያገለግልህ እለምንሃለሁ። ከዚያም ንጉሡ ከምወዳቸው ሁሉ ታላቅና ከጓደኞቹ ሁሉ ኃያላን እንደሚያደርገውና በክብርና በአክብሮት ከእርሱ ጋር እንዲሆን ማለለት። እጆቹንም ሳመና ተሰናበተው። የአኪካር ታሪክ 1፡21-24

ልጄ ሆይ! በኃይሉ ዘመን ሰውን አትቋቋም፣ በጎርፍም ዘመን ወንዝ አትቋቋም። የአኪካር ታሪክ 2:62

ከዚያም ሃይቃር በቤቱ ውስጥ ተቀምጦ ንብረቱን ሁሉ፣ ባሪያዎቹን፣ ባሪያዎቹን፣ ፈረሶቹን፣ ከብቶቹን፣ የገዛውንና ያገኘውን ሁሉ ለናዳን አስረከበ፤ የትእዛዝና የመከልከል ኃይልም በናዳን እጅ ቀረ። ሃይቃርም በቤቱ ውስጥ አርፎ ተቀመጠ፣ አልፎ አልፎም ሃይቃር ሄዶ ለንጉሡ ክብር ሰጠው፣ ወደ ቤቱም ተመለሰ። ናዳንም የትእዛዝና የመከልከል ኃይል በራሱ እጅ እንዳለ ሲያውቅ የሃይቃርን ቦታ ንቆ ያፌዝበት ነበር፣ እና በሚመጣበት ጊዜ ሁሉ “አጎቴ ሃይቃር በአእምሮው ውስጥ ነው፣ አሁን ግን ምንም አያውቅም” እያለ ይወቅሰው ጀመር። የአኪቃር ታሪክ 3፡2-4

ናዳን የሆነውን ሲያውቅ በቅናትና በቅናት ተያዘ፤ ለሚጠይቁትም ሁሉ ማጉረምረም ጀመረ፤ አጎቴም ሃይቃርን እንዲህ ሲል ያፌዝበት ጀመር፤ “አጎቴ ከቤቱ አባረረኝ፤ ወንድሜንም ከእኔ ይልቅ መረጠኝ፤ ልዑል እግዚአብሔር ግን ኃይሉን ቢሰጠኝ የመግደልን መከራ አመጣበታለሁ።” የአኪካር ታሪክ 3፡11

ናዳንም ይዞት ወደ ንጉሡ ሄደ። ሃይቃርም ወደ ንጉሡ ፊት በገባ ጊዜ በፊቱ መሬት ላይ ሰገደ፥ ለንጉሡም ኃይልንና ዘላለማዊ ሕይወትን ፈለገ። የአኪካር ታሪክ 3:32

ከዚያም ናዳን ጮኸና “ሃይቃር ሆይ፣ ጥቁር ፊት ሆይ፣ ይህን ድርጊት ለንጉሡ በማድረግ ማሰላሰልህ ወይም ኃይልህ ምን ይጠቅማል?” አለ። የአኪካር ታሪክ 3:36

እኔም በልዑል እግዚአብሔር እርዳታና በክብርህ ሞገስና በጌታዬ በንጉሥ ኃይል እንደፈለግህ እሠራልሃለሁ። የአኪካር ታሪክ 5:23

አምስተኛው የንግግር ኃይል ሲሆን እውቀትም ይመጣል። ሰባተኛው ደግሞ የመውለድና የግብረ ሥጋ ግንኙነት ኃይል ሲሆን ኃጢአቶችም በደስታ ፍቅር ይገባሉ። የሮቤል ኪዳን 1፡18፣20

ክፉዎች ሴቶች ናቸውና ልጆቼ፤ በሰው ላይ ኃይል ወይም ኃይል ስለሌላቸው፣ ወደ ራሳቸው ለመሳብ በውጫዊ መስህቦች ተንኮለኞችን ይጠቀማሉ። የሮቤል ኪዳን 2፡13

ይህንም ሰምቼ በይሁዳ ላይ እጅግ ተቈጥቼ በሕይወት እንዲቆይ ፈቀደለት፤ ለአምስት ወርም ተቈጥቼበት ነበር። እግዚአብሔር ግን ጠበቀኝ፥ የእጄንም ኃይል ከለከለኝ፤ ቀኝ እጄም ለሰባት ቀናት ደርቆ ነበርና። ልጆቼም፥ ይህ በዮሴፍ ምክንያት እንደደረሰብኝ አወቅሁ፥ ተጸጸትሁም፥ አለቀስሁም፤ እጄም ወደ ነበረበት እንዲመለስ፥ ከርኩሰትና ከቅናት ከሞኝነትም ሁሉ እርቅ ዘንድ እግዚአብሔርን ለመንሁ። የስምዖን ኪዳን 1፡12-14

በልዑል ኃይል ሕግን የሚያድስ ሰውንም አታላይ ትሉታላችሁ፤ በመጨረሻም ክብሩን ሳታውቁ ትገድሉት ዘንድ ትቸኩላላችሁ፥ በክፋትም በራሳችሁ ላይ የንጹሕ ደም ትወስዳላችሁ። የሌዊ ኪዳን 4:27

ቤልያርም በእርሱ ይታሰራል፥ ለልጆቹም ክፉ መናፍስትን እንዲረግጡ ኃይልን ይሰጣል። የሌዊ ኪዳን 5:27

በቆዜባ ውሃ አጠገብ ሳለሁ የኢዮቤል ሰዎች ሊዋጉን መጡ። ከእነርሱም ጋር ተዋግተን አሸነፍናቸው፤ ከሴሎም የነበሩትን አጋሮቻቸውን ገደልን፥ ሊወጉንም ኃይል አልተውንላቸውም። የይሁዳ ኪዳን 1፡37-38

ሰው ንጉሥ ሆኖ ዝሙት ቢፈጽምም፣ እኔ ራሴ እንደተሰቃየሁ ሁሉ፣ የዝሙት ባሪያ በመሆን ከንግሥናው ይገፈፋልና። በትሬን ማለትም የነገዴን መደገፊያ፣ ኃይሌንም መታጠቂያዬን፣ ዘውዴንም ሰጥቻለሁና፤ የመንግሥቴንም ክብር። የይሁዳ ኪዳን 3፡19-20

እግዚአብሔርም ሌዊንና የመላእክትን መልአክ ባረከ፤ የክብር ኃይላት ስምዖንን፥ ሰማዩን፥ ሮቤልን፥ ምድርን፥ ይሳኮርን፥ ባሕርን፥ ዛብሎንን፥ ተራሮችን፥ ዮሴፍን፥ ድንኳኑን፥ ብንያምን፥ ብርሃናትን፥ ዳንን፥ ኤደንን፥ ንፍታሌምን፥ ፀሐይን፥ ጋድን፥ ጨረቃን፥ አሴርን ባርኮታል። የይሁዳ ኪዳን 4:29

የተንኮል መናፍስትም በእርሱ ላይ ኃይል የላቸውም፤ አእምሮውን በርኩሰት እንዳያረክሰው የሴቶችን ውበት አይመለከትም። የይሳኮር ኪዳን 1:35

ልጆቼ ሆይ፥ ቁጣ ክፉ ነገር ነውና፥ ነፍስን እንኳን ታስጨንቃለችና። የተናደደ ሰው ሥጋም የራሱን ያደርጋል፥ በነፍሱም ላይ ሥልጣንን ያገኛል፥ ለሰውነትም ክፋትን ሁሉ እንዲሠራ ኃይልን ይሰጣል። ሥጋም እነዚህን ሁሉ ነገሮች ሲያደርግ፥ ነፍስ ፍትሕን ስለማታይ፥ የሚደረገውን ታጸድቃለች። ስለዚህ የሚቆጣ፥ ኃያል ሰው ከሆነ፥ በቁጣው ሦስት እጥፍ ኃይል አለው፥ አንዱ በባሪያዎቹ እርዳታ፥ ሁለተኛውም በንብረቱ፥ በስህተት ያሳምናልና ያሸንፋል፤ ሦስተኛም፥ የራሱ የሆነ የተፈጥሮ ኃይል ስላለው፥ ክፋትን ያደርጋል። ቍጣ ሰው ደካማ ቢሆንም፥ በተፈጥሮው ካለው ሁለት እጥፍ ኃይል አለው፤ ቁጣ እንደነዚህ ያሉትን በዓመፅ ሁልጊዜ ይረዳልና። ይህ መንፈስ ሁልጊዜ በሰይጣን ቀኝ ተኝቶ ይሄዳል፥ ሥራውም በጭካኔና በውሸት እንዲከናወን። ስለዚህ የቁጣ ኃይል ከንቱ መሆኑን ተረዱ። የዳንኤል ኪዳን 1፥15-21

እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር በቅደም ተከተል መልካም አድርጎታልና፤ አምስቱንም የስሜት ሕዋሶች በጭንቅላት ውስጥ አድርጓቸዋልና፤ በአንገቱ ላይ ከራስ ጋር ተያይዟል፤ ለጌጥና ለክብርም ፀጉርን ጨመረበት፤ ከዚያም ልብን ለማስተዋል፣ ሆድን ለዕዳ፣ ሆድንም ለመፍጨት፣ እስትንፋስን ለመውሰድ የሚተነፍስ ቧንቧ፣ ጉበትን ለቍጣ፣ ሐሞትን ለምሬት፣ ስፕሊን ለሳቅ፣ ጅማትን ለጥንቃቄ፣ የወገብ ጡንቻዎችን ለኃይል፣ ሳንባዎችን ለመሳብ፣ ወገብን ለጥንካሬ ወዘተ. የንፍታሌም ኪዳን 1፡20

ሌላው ዝሙትንና ዝሙትን ያደርጋል፥ ከምግብም ይርቃል፥ ሲጾምም ክፉ ያደርጋል፥ በብልጥግናውም ኃይል ብዙዎችን ያሸንፋል፤ እጅግም ክፉ ቢሆንም ትእዛዛቱን ያደርጋል፤ ይህ ደግሞ ሁለት ገጽታ አለው፥ ነገር ግን ሁሉም ክፉ ነው። የአሴር ኪዳን 1:17

ነገር ግን የክፉዎች ክፋት እግዚአብሔርን በንጽሕና በሚያመልኩ ሰዎች ላይ ሥልጣን እንደሌለው ትማር ዘንድ፥ እነሆ፥ ከእርሱ እወስዳለሁ በፊትህም እበላለሁ። የዮሴፍ ኪዳን 1፥55

የጥሩ ሰው ዝንባሌ በቤልያር መንፈስ ማታለል ኃይል ውስጥ አይደለም፤ የሰላም መልአክ ነፍሱን ይመራልና። የብንያም ኪዳን 1:33